

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ኩ ፋ ሌ ።

በዚህ ፡ ዓለም ፡ በሚመለሱት ፡ ዘመኖች ፡
 ሁሉ ፡ ሰባት ፡ ሰባት ፡ ተብለው ፡ የሚቆጠሩ ፡
 የዘመኖችን ፡ ሥራ ፡ ለማወቅ ፡ አምልኮቱና ፡
 ሕጉ ፡ የሚነገርባቸውን ፡ የዘመኖችን ፡ አከ
 ፋፈል ፡ የሚናገር ፡ መጽሐፍ ፡ ይህ ፡ ነው ።
 ሕጉ ፡ ትእዛዙ ፡ የተጻፈባቸውን ፡ ሁለቱን ፡ የዕ
 ንቅ ፡ ጽላት ፡ ይቀበል ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡
 ሙሴን ፡ — ወደ ፡ ተራራው ፡ ራስ ፡ ወጣ ፡ እንዳ
 ለው ፡ በወጣ ፡ ጊዜ ፡ በደብረ ፡ ሲና ፡ ለሙሴ ፡
 እንደ ፡ ነገረው ፡ የዘመኑን ፡ አከፋፈል ፡ ነገር ፡
 የሚናገር ፡ መጽሐፍ ፡ ይህ ፡ ነው ።

ምዕራፍ ፡ ፩ ።

- ፩፤ የአስራኤል ፡ ልጆች ፡ ከግብጽ ፡ በወጡበት ፡
 በመጀመሪያው ፡ ዘመን ፡ እንዲህ ፡ ሆነ ። በሦስ
 ተኛው ፡ ወር ፡ ያ ፡ ወር ፡ በባተ ፡ በአሥራ ፡ ስድ
 ስተኛው ፡ ቀን ፡ እግዚአብሔር ፡ — ከእኔ ፡ ዘንድ ፡
 ወደዚህ ፡ ተራራ ፡ ወጣ ፡ በጸፍኸውም ፡ መጠን ፡
 ልብ ፡ ታስደርጋቸው ፡ ዘንድ ፡ ሕጉና ፡ ሥርዓቱ ፡
 የተጻፈባቸውን ፡ ሁለቱን ፡ የዕንቅ ፡ ጽላት ፡ እስ
 ጥሃለሁ ፡ ብሎ ፡ ለሙሴ ፡ ተናገረ ።
- ፪፤ ሙሴም ፡ እግዚአብሔር ፡ ወደሚገለጥበት ፡
 ተራራ ፡ ወጣ ። የእግዚአብሔርም ፡ ብርሃን ፡
 በደብረ ፡ ሲና ፡ ተገለጠ ። ስድስት ፡ ቀንም ፡
 ደመና ፡ ጋረደው ።
- ፫፤ በሰባተኛይቱም ፡ ቀን ፡ በደመና ፡ መካከል ፡ ሆኖ ፡
 ሙሴን ፡ ጠራው ፡ የእግዚአብሔርም ፡ ብርሃን ፡
 በተራራው ፡ ራስ ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ እሳት ፡ ሲነድድ ፡
 አየ ።
- ፬፤ ሙሴም ፡ በተራራው ፡ ላይ ፡ አርባ ፡ ቀን ፡ አርባ ፡
 ሌሊት ፡ ተቀመጠ ። እግዚአብሔርም ፡ ያለፈው
 ንም ፡ የሚመጣውንም ፡ ሕጉ ፡ የሚጠበቅበትን ፡
 አምልኮቱ ፡ የሚነገርበትን ፡ የዘመኑንም ፡ ሁሉ ፡
 አከፋፈል ፡ ነገር ፡ አመለከተው ።
- ፭፤ በዚህ ፡ ተራራ ፡ ላይ ፡ እኔ ፡ በምነግርህ ፡ ነገር ፡
 ሁሉ ፡ ልብህን ፡ አኑር ። በአንተና ፡ በእኔ ፡ መካ
 ከል ፡ በደብረ ፡ ሲና ፡ ዛሬ ፡ በልጆቻቸው ፡ የሚ
 ደረገውን ፡ እኔ ፡ የምሠራውን ፡ ሥርዓት ፡ ለማ
 ስፈረስ ፡ ስለ ፡ ሠሩት ፡ ኃጢአት ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡

ተለዩኋቸው ፡ ልጆቻቸው ፡ ይሰሙ ፡ ዘንድ ፡
 በመጽሐፍ ፡ ጻፈው ፡ አለው ።
 ይህ ፡ ሁሉ ፡ ነገር ፡ በእነርሱ ፡ ላይ ፡ በመጣባ
 ቸው ፡ ጊዜ ፡ እንዲህ ፡ ይናገራል ። በፈረድሁባ
 ቸው ፡ ሁሉ ፡ በሥራቸውም ፡ ሁሉ ፡ ከእነርሱ ፡
 ይልቅ ፡ እኔ ፡ እውነተኛ ፡ እንደ ፡ ሆንሁ ፡ ያው
 ቃሉ ፡ ከእነርሱም ፡ ጋር ፡ ያለሁ ፡ እንደ ፡ ሆንሁ ፡
 ያው ቃሉ ።
 አንተም ፡ እኔ ፡ ዛሬ ፡ የነገርሁህን ፡ ይህን ፡ ሁሉ ፡
 ነገር ፡ ጻፍ ። እኔ ፡ ቀጣቸውን ፡ አውቃለሁና ፡
 ማርና ፡ ወተትን ፡ የምታስገኝ ፡ አገርን ፡ ለልጆ
 ቻችሁ ፡ እስጣለሁ ፡ ብዬ ፡ ለአብርሃምና ፡ ለይስ
 ሐቅ ፡ ለያዕቆብም ፡ ወደ ፡ ማላሁላቸው ፡ አገር ፡
 ሳላገባቸው ፡ ክሣደ ፡ ልቡናቸው ፡ ጽኑ ፡ እንደ ፡
 ሆነ ፡ አውቃለሁና ፡ በልተው ፡ ጠግበው ፡ ከመ
 ከራቸው ፡ ሁሉ ፡ ወደማያድናቸው ፡ ወደ ፡ ልዩ ፡
 ጣዖት ፡ ይመለሳሉና ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ጻፍ ፡ አለው ።
 ይህች ፡ መጽሐፍ ፡ በእነርሱ ፡ ላይ ፡ ሥርዓት ፡
 ትሁንባቸው ። እኔ ፡ የማገዛቸውን ፡ ትእዛዜን ፡
 ሁሉ ፡ ይዘነጋሉና ፡ አሕዛብንም ፡ ተከትለው ፡
 ወደ ፡ ኃጢአታቸው ፡ ይሄዳሉና ፡ ለጣዖቶቻቸ
 ውም ፡ ይገዛሉና ፡ በእነርሱ ፡ መከራንና ፡ ጭን
 ቅን ፡ ጦርን ፡ ለማምጣትም ፡ መሰናክል ፡ ይሆ
 ንባቸዋል ።
 ብዙ ፡ ሰዎች ፡ በመከራ ፡ ተይዘው ፡ ይጠፋሉ ፡
 በጠላቶቻቸውም ፡ እጅ ፡ ይወድቃሉ ። ትእዛዜ
 ንና ፡ ሥርዓቱን ፡ የመሐላዬንም ፡ በዓላት ፡ ስን
 በታትንም ፡ በመካከላቸውም ፡ የለየሁትን ፡
 ንዋየ ፡ ቅድሳቱን ፤ ስሜ ፡ በእርሱ ፡ ይጠራ ፡
 ዘንድ ፡ ያድርበትም ፡ ዘንድ ፡ በምድር ፡ መካ
 ከል ፡ ያከበርሁትን ፡ ቤተ ፡ መቅደሴንና ፡ ድንኳ
 ኔን ፡ ትተዋልና ፡ ይጠፋሉ ።
 ከረብታን ፡ መስጊድን ፡ ጣዖትን ፡ ሠርተው ፡ ለመ
 ሳት ፡ እየራሳቸው ፡ ይሰግዳሉ ። ልጆቻቸው
 ንም ፡ ለአጋንንት ፡ በልቡናቸው ፡ ስተው ፡ ለሠ
 ፋትም ፡ ጣዖት ፡ ሁሉ ፡ ይሠዋሉ ፤ አዳኝባቸው ፡
 ዘንድ ፡ ወደ ፡ እነርሱ ፡ ነቢያትን ፡ አሰድዳለሁ ።
 ነገር ፡ ግን ፡ አይሰሙም ፤ ነቢያትንም ፡ ይገድ
 ላሉ ።

፲፩፤ ሕግን ፡ የሚሹ ፡ ሰዎችንም ፡ ይገድሉ አቸዋል ፤
 ከአገርም ፡ አስወጥተው ፡ ይሰድዱ አቸዋል ፤
 ሁሉን ፡ ያበገናሉ ፤ በፊቱም ፡ ክፉ ፡ ሥራን ፡
 መሥራት ፡ ይጀምራሉ ።

፲፪፤ ከእነርሱም ፡ ፊቱን ፡ እመልሳለሁ ፤ ለመበገበ
 ገና ፡ ለመማረክ ፡ ለመዘረፍ ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡
 በአሕዛብ ፡ እጅ ፡ እጥላቸዋለሁ ፤ ከኢየሩሳሌ
 ምም ፡ መካከል ፡ አርቃቸዋለሁ ፤ በአሕዛብም ፡
 አገር ፡ እበትናቸዋለሁ ።

፲፫፤ ሕጌን ፡ ሁሉ ፡ ትክክሌንም ፡ ሁሉ ፡ ፍርዴንም ፡
 ሁሉ ፡ ሥርዓቱንም ፡ ሁሉ ፡ ይዘነጋሉ ። የወ
 ፍን ፡ መባቸና ፡ ሰንበትን ፡ በዓሉንና ፡ ኢየሱስ
 ልዩን ፡ ሥርዓቱንም ፡ ይዘነጋሉ ።

፲፬፤ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ በፍጹም ፡ ሰውነታቸውና ፡
 በፍጹም ፡ ልቡናቸው ፡ በፍጹም ፡ እውቀታ
 ቸው ፡ ከአሕዛብ ፡ መካከል ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ይመለ
 ሳሉ ። እኔም ፡ ከአሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ መካከል ፡ እሰ
 በስባቸዋለሁ ።

፲፭፤ እገለጥላቸው ፡ ዘንድ ፡ ይፈልጉኛል ። በፍጹም ፡
 ሰውነታቸውና ፡ በፍጹም ፡ ልቡናቸው ፡ በፈለ
 ጉኝም ፡ ጊዜ ፡ እኔ ፡ በእውነት ፡ ብዙ ፡ ፍቅርን ፡
 እገልጥላቸዋለሁ ፡ በፍጹም ፡ ሰውነቱና ፡ በፍ
 ጹም ፡ ልቡናዬም ፡ ወደ ፡ ቀና ፡ ሕግ ፡ እመል
 ሳቸዋለሁ ።

፲፮፤ ለመርገም ፡ ያይደለ ፡ ለበረከት ፡ ይሆናሉ ፤
 ተገዥ ፡ ያይደሉ ፡ ገዥ ፡ ይሆናሉ ፤ በመካከል
 ቸውም ፡ የምመሰገንበትን ፡ ቤተ ፡ መቅደስ ፡
 እሠራለሁ ፤ ከእነርሱም ፡ ጋር ፡ በረድኤት ፡ እኖ
 ሬለሁ ፤ አባታቸው ፡ እሆናቸዋለሁ ፤ እነርሱም ፡
 በሚገባ ፡ በእውነት ፡ ልጆቹ ፡ ይሆናሉ ፤ ፈጣሪ
 ያቸው ፡ እኔ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነኝና ፡ ፈጽሜ ፡
 አልለያቸውም ፡ አለው ።

፲፯፤ ሙሴም ፡ በግምባሩ ፡ ተደፍቶ ፡ ጸለየ ፤ እንዲ
 ህም ፡ አለ ፡— አቤቱ ፡ ፈጣሪዬ ፡ በልቡናቸው ፡
 ስሕተት ፡ ጸንተው ፡ እንዲኖሩ ፡ ማደሪያዎችህ ፡
 የሆኑ ፡ ወገኖችህን ፡ አትተው ። ይዘቱ አቸው ፡
 ዘንድ ፡ አንተንም ፡ እንዲበድሉ ፡ ያደርጓቸው ፡
 ዘንድ ፡ በጠላቶቻቸው ፡ በአሕዛብ ፡ እጅ ፡ አት
 ጣላቸው ።

፲፰፤ አቤቱ ፡ ይቅርታህ ፡ በወገኖችህ ፡ ላይ ፡ ከፍ ፡
 ከፍ ፡ ይበል ፡ የቀና ፡ ልቡናንም ፡ ፍጠርላቸው ።
 በፊትህ ፡ ለማጣላት ፡ ከባለምዋልነትህም ፡
 ይጠፋ ፡ ዘንድ ፡ ከእውነተኛው ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡
 ለማሰነካከል ፡ የሰይጣን ፡ መንፈስ ፡ አይሠልጥ
 ንባቸው ።

፲፱፤ እነርሱስ ፡ በታላቅ ፡ ኃይልህ ፡ ከግብጽ ፡ ሰዎች ፡
 እጅ ፡ ያዳንኻቸው ፡ ወገኖችህና ፡ ማደሪያዎችህ ፡
 ናቸው ። ንጹሕ ፡ ልቡናን ፡ ፍጠርላቸው ። የተ
 ቀደሰ ፡ መንፈስንም ፡ አሳድርባቸው ፡ ከዛሬ ፡
 ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ዘላለሙም ፡ ድረስ ፡ በኃጢአ
 ታቸው ፡ አይሰነካከሉ ።

፳፤ እግዚአብሔርም ፡ ሙሴን ፡ እንዲህ ፡ አለው ፡—
 እኔ ፡ ክርክራቸውንም ፡ አሳባቸውንም ፡ አው
 ቃለሁ ፤ ክዳሪ ፡ ልቡናቸውም ፡ ጽኑ ፡ ነው ።

የአባቶቻቸውን ፡ ኃጢአት ፡ ፍጹም ፡ የራሳቸ
 ውን ፡ ኃጢአት ፡ ፍጹም ፡ እስኪያውቁ ፡ ድረስ ፡
 አይሰሙም ።

ከዚህም ፡ በኋላ ፡ በፍጹም ፡ ቅንነትና ፡ በፍጹም ፡ ፳፩፤
 ልቡና ፡ በፍጹም ፡ ሰውነትም ፡ ወደ ፡ እኔ ፡
 ይመለሳሉ ። የልጆቻቸውን ፡ ልቡና ፡ ቁላፍነ
 ትና ፡ የልቡናቸውን ፡ ቁላፍነት ፡ እቁርጣለሁ ።
 ንጹሕ ፡ ልቡናን ፡ እፈጥርላቸዋለሁ ።

ከዚያች ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ዘላለም ፡ ድረስ ፡ ፳፪፤
 እኔን ፡ ከመከተል ፡ ወደ ፡ ኃላ ፡ እንዳይመለሱ ፡
 አንጸቸዋለሁ ፤ ልቡናቸውም ፡ እኔን ፡ ትከተላ
 ላች ፡ ትክክሌንም ፡ ሁሉ ፡ ይፈጽማሉ ።

አባት ፡ እሆናቸዋለሁ ፡ እነርሱም ፡ ልጆች ፡ ፳፫፤
 ይሆኑኛል ፤ ሁሉም ፡ የሕያው ፡ አምላክ ፡
 ልጆች ፡ ይባላሉ ። አለቃ ፡ ሁሉ ፡ ሰውም ፡
 ያውቃቸዋል ። እነርሱ ፡ ልጆቹ ፡ እንደ ፡ ሆኑ ፡
 እኔም ፡ በሚገባና ፡ በእውነት ፡ አባታቸው ፡ እንደ ፡
 ሆንሁ ፡ እንደወደዳቸውም ፡ ያውቃቸዋል ።

አንተም ፡ በዚህ ፡ ተራራ ፡ ላይ ፡ እኔ ፡ የምነግር ፳፬፤
 ህን ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ የፊቱንና ፡ የኃላውን ፡
 ይመጣ ፡ ዘንድ ፡ ያለውንም ፡ ሕጉ ፡ አምልኮቱ ፡
 በሚነገርባት ፡ በዓመት ፡ ቀጥሮ ፡ እስከ ፡ ዘላ
 ለም ፡ ድረስ ፡ የሚሆነውን ፡ የዘመኑን ፡ አከፋ
 ፈል ፡ ሁሉ ፡ እኔ ፡ ወርጼ ፡ በዘመኑ ፡ ሁሉ ፡
 ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ እስክኖር ፡ ድረስ ፡ የሚደረገው
 ንም ፡ ሁሉ ፡ ጸፍ ፡ አለው ።

መልአክ ፡ ገጹንም ፡— ዓለም ፡ ከተፈጠረ ፡ ፳፭፤
 ጀምሮ ፡ ለዘላለም ፡ የምመሰገንበትን ፡ ቤተ ፡
 መቅደስ ፡ በመካከላቸው ፡ እስኪሠራ ፡ ድረስ ፡
 እግዚአብሔርም ፡ ለሁሉ ፡ ተገልጦ ፡ እስኪ
 ታይ ፡ ድረስ ፡ የሚሆነውን ፡ ለሙሴ ፡ ጸፍላት ፡
 አለው ።

የእስራኤል ፡ ፈጣሪ ፡ እኔ ፡ እንደ ፡ ሆንሁ ፡ ለያ ፳፮፤
 ዕቀብ ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ አባት ፡ እንደ ፡ ሆንሁ ፡
 በደብረ ፡ ጽዮንም ፡ ለዘላለም ፡ ገዥ ፡ እንደ ፡
 ሆንሁ ፡ ሁሉ ፡ ያውቃል ፤ ጽዮን ፡ የምትባል ፡
 ኢየሩሳሌምም ፡ የከበረች ፡ ትሆናለች ።

ምዕራፍ ፡ ፪ ።

በእስራኤል ፡ ሠራዊት ፡ ፊት ፡ የሚሄድ ፡ ፩፤
 መልአክ ፡ ገጹም ፡ የዘመኖች ፡ አከፋፈል ፡ የተ
 ጸፈበትን ፡ ጽላት ፡ ያዘ ።

ይኸውም ፡ ለሕግና ፡ ለምስክርነት ፡ በሱባዔ ፡ ፪፤
 የሚቁጠረው ፡ የዘመኑ ፡ አከፋፈል ፡ ከዓለም ፡
 ፍጥረትና ፡ አዲስ ፡ ፍጥረት ፡ ከተፈጠረበት ፡
 ቀን ፡ ጀምሮ ፡ ሰማያትና ፡ ምድር ፡ ፍጥረታቸ
 ውም ፡ ሁሉ ፡ የሰማይ ፡ ሠራዊት ፡ እንደ ፡ መሆ
 ናቸው ፡ እስኪታደሱ ፡ ድረስ ፡ ያለው ፡ የተጻ
 ፈበትን ፤

የምድር ፡ ፍጥረት ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ መሆናቸውም ፡ ፫፤
 የእግዚአብሔር ፡ መቅደስ ፡ በኢየሩሳሌምና ፡
 በደብረ ፡ ጽዮን ፡ እስኪሠራ ፡ ድረስ ፡ ከእስራ
 ኤል ፡ ለተመረጡ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ለደኅንነት ፡
 ለሰላምና ፡ ለበረከት ፡ ሊሆኑ ፡ ብርሃናትም ፡

እስኪታደሱ፡ ድረስ፤ ከዚህች፡ ቀን፡ ጀምሮ፡ ምድር፡ ጸንታ፡ በምትኖርበት፡ ዘመን፡ ሁሉ፡ እንደዚህ፡ ይሆን፡ ዘንድ፡ የሚደረገው፡ ሁሉ፡ የተጻፈበትን፡ ጽላት፡ ያዘ ።

፬፤ መልአክ፡ ገጹም፡ ሙሴን፡ በእግዚአብሔር፡ ቃል፡ ታገዘ፡ ሙሴን፡ እንዲህ፡ አለው፡— የፍጥረትን፡ ነገር፡ ሁሉ፡ ጻፍ፤ እግዚአብሔር፡ አምላክ፡ በስድስተኛው፡ ቀን፡ ፍጥረቱን፡ ሁሉ፡ ፈጥሮ፡ እንደ፡ ጨረሰ ፤

፭፤ በሰባተኛይቱ፡ ቀን፡ እንደ፡ ለደታ፡ ከዕለታቱም፡ ሁሉ፡ ምልክት፡ አድርጎ፡ እንደ፡ ጻፍ፡ አለው። በመጀመሪያይቱ፡ ቀን፡ በላይ፡ ያሉ፡ ሰማያችን፡ ፈጥሮአልና፤ ምድርንም፡ ውኃዎችንም፡ በፊቱ፡ የሚያገለግል፡ ፍጥረትንም፡ ሁሉ፡ ፈጥሮአልና ።

፮፤ መላእክት፡ ገጹንም፤ የሚያመሰግኑ፡ መላእክትንም ፤ በአሳት፡ አካል፡ ላይ፡ የተሾሙ፡ መላእክትንም ፤ በጨለማና፡ በብርሃን፡ አካል፡ ላይ፡ የተሾሙ፡ መላእክትንም ፤ በውርድና፡ በበረድ፡ አካል፡ ላይ፡ የተሾሙ፡ መላእክትንም ፤

፯፤ በውኃ፡ ላይ፡ በመብረቅና፡ በነገድንድ፡ ላይ፡ የተሾሙ፡ መላእክትንም ፤ በነፋሳት፡ ላይ፡ የተሾሙ፡ መላእክትን ፤ በቀርና፡ በውርድ፡ በመጸውና፡ በክረምት፡ በበጋና፡ በጸደይ፡ በምድርና፡ በሰማይ፡ በላይ፡ ነፋሳት፡ ሁሉ፡ ላይ፡ የተሾሙ፡ መላእክትን ፤ በወንዙ፡ ሁሉ፡ በብርሃንና፡ በጨለማ፡ እግዚአብሔር፡ በባሕርይ፡ አውቀቱ፡ በዘጋጃቸው፡ በምሽትና፡ በመንጋት፡ ላይ፡ የተሾሙ፡ መላእክትን፡ ፈጥሮአልና ። የፍጥረትን፡ ነገር፡ ሁሉ፡ ጻፍ፡ ብሎ፡ ነገረው ።

፰፤ ያን፡ ጊዜም፡ ፍጥረቱን፡ አይተን፡ ስለ፡ ፈጠረው፡ ፍጥረት፡ ሁሉ፡ በፊቱ፡ ፈጽመን፡ አመሰግንንው ፤ በመጀመሪያይቱ፡ ቀን፡ ሰባት፡ ታላላቆች፡ ፍጥረቶችን፡ ፈጥሮአልና ።

፱፤ በሁለተኛይቱም ቀን፡ በሐኖስና፡ በውቅያኖስ፡ መካከል፡ ጠፈርን፡ ፈጥሮአልና ፤ በዚያችም፡ ቀን፡ ውኃዎች፡ ተከፍለው፡ እኩሌቶቹ፡ ወደ፡ ላይ፡ ወጥተዋልና ፤ እኩሌቶቹ፡ ከጠፈር፡ በታች፡ ወዳለው፡ ወደ፡ ምድር፡ መካከል፡ ወርደዋልና፡ በሁለተኛው፡ ቀን፡ ይህን፡ ብቻ፡ ሥራ፡ ሠራ ።

፲፤ በሦስተኛይቱም፡ ቀን፡— ውኃዎች፡ ከምድር፡ ላይ፡ ወደ፡ አንዱ፡ በታ፡ ሄደው፡ ይወሰኑ፡ ምድርም፡ ተገለጥ፡ ብሎ፡ እንደ፡ ተናገረው፡ አደረገ ።

፲፩፤ ውኃዎችም፡ እንዳዘዛቸው፡ እንደዚህ፡ አደረገ ። ከምድር፡ ፊት፡ ወደ፡ አንድ፡ በታ፡ ሄደው፡ ከዚህ፡ ከጠፈር፡ በታች፡ በውቅያኖስ፡ ተወሰኑ፤ ምድርም፡ ተገለጠች ።

፲፪፤ በዚያችም፡ ቀን፡ በየመወሰኛቸው፡ የባሕር፡ ጥልቆችን፡ ፈጠረላት ፤ ፈሳሾችንም፡ ሁሉ ።

የውኃዎችንም፡ መወሰኛዎች ። በተራራዎች፡ ሥር፡ በምድር፡ ውስጥ፡ ምንጮች፡ ሁሉና፡ በተራራዎች፡ ሥር፡ ያሉ፡ የውኃዎችን፡ መወሰኛዎች፡ ሁሉ ። በምድር፡ ያሉ፡ የውኃዎችንም፡ ጉድጓድ፡ ሁሉ፡ ፈጠረላት ። በየዘኑ፡ የሚዘራውንም፡ ዘር ፤ የሚበላውንም፡ ዘር፡ ሁሉ ፤ የሚያፈሩ፡ እንጨቶችንም፡ ዘሮችንም ። በገነት፡ ለተደላ፡ ደስታ፡ የተፈጠሩ፡ ተክሎችንም ፤ በሦስተኛይቱ፡ ቀን፡ እነዚህን፡ አራቱን፡ ታላላቆች፡ ፍጥረቶች፡ ፈጠረ ።

በአራተኛይቱም፡ ቀን፡ ጨረቃንና፡ ፀሐይን፡ ከዋክብትን፡ ፈጥሮ፡ በዓለሙ፡ ሁሉ፡ ያበሩ፡ ዘንድ፡ በጠፈር፡ አኖራቸው ። ሌሊትንና፡ ቀንንም፡ አስገዛቸው ፤ በጨለማና፡ በብርሃን፡ መካከል፡ ለመለየት፡ ደምበር፡ አደረጋቸው ። እግዚአብሔርም፡ በምድር፡ ላይ፡ ታላቅ፡ ምልክት፡ እንዲሆን፡ ለሱባዎችና፡ ለቀኖች ። ለበዓሎችና፡ ለወሮች ። ለኢየሱሳትና፡ ለዘመናች ። በዓመት፡ ለሚመላለሱ፡ ሰዓቶች፡ ሁሉ፡ ምልክት፡ እንዲሆን ፤ በጨለማና፡ በብርሃን፡ መካከል፡ ደምበርን፡ እንዲለይ ፤ በምድርም፡ ላይ፡ የሚበቅለውና፡ የሚያድገው፡ ሁሉ፡ ይድን፡ ዘንድ፡ ለማዳን፡ ፀሐይን፡ ፈጠረ ፤ በአራተኛይቱ፡ ቀን፡ እነዚህን፡ ሦስቱን፡ ፍጥረቶች፡ ፈጠረ ።

በአምስተኛይቱም፡ ቀን፡ በጥልቅ፡ ውኃዎች፡ መካከል፡ ያሉትን፡ ታላላቆች፡ አንበሪዎችን፡ ፈጠረ ። ይህ፡ ሁሉ፡ መጀመሪያ፡ በሥልጣኑ፡ ተፈጥሮአልና ፤ ሥጋዊ፡ ደማዊ፡ ሁሉ ። በውኃዎችም፡ ውስጥ፡ የሚመላለስ፡ ፍጥረት፡ ሁሉ ። የሚበሩ፡ ወሮች፡ ሁሉና፡ ዓሣዎችም፡ ወገኖቻቸውም፡ ሁሉ፡ ተፈጥረዋልና ፤

ፀሐይም፡ ሕይወት፡ ሊሆኖቸው፡ በአነርሱ ፤ ላይ፡ ወጥቶአልና ። በዚህ፡ ዓለም፡ በሚኖር፡ ፍጥረትም ፤ በምድር፡ በሚበቅለውም፡ ሁሉ፡ ላይ፡ በሚያፈራውም፡ እንጨት፡ ሁሉ ፤ ላይ፡ በሥጋዊ፡ በደማዊ፡ ሁሉ ፤ ላይ፡ ወጥቶአልና ፤ በአምስተኛይቱ፡ ቀን፡ እነዚህን፡ ሦስቱን፡ ፍጥረቶች፡ ሁሉ፡ ፈጠረ ።

በስድስተኛይቱም፡ ቀን፡ እንስሳትንና፡ አራዊትን፡ ሁሉ፡ በምድር፡ ላይ፡ የሚመላለሰውንም፡ ፍጥረት፡ ሁሉ፡ ፈጠረ ።

ምዕራፍ ፫ ።

ይህን፡ ሁሉ፡ ፍጥረት፡ ከፈጠረ፡ በኋላ፡ አንድ፡ ሰውን፡ ፈጠረ ፤ ሌትና፡ ወንድን፡ አድርጎ፡ ፈጠራቸው ፤ በባሕር፡ ውስጥ፡ ባለው፡ ፍጥረትና፡ በምድር፡ ላይ፡ ባለው፡ ፍጥረት፡ ሁሉ ፤ ላይ፡ አሠለጠነው ። በአራዊትና፡ በአዕዋፍም፡ ላይ ፤ በዚህ፡ ዓለም፡ የሚመላለሰው፡ ፍጥረት፡ ሁሉና፡ በእንስሳት፡ ላይ ፤ በዓለሙም፡ ሁሉ፡ በዚህ፡ ሁሉ፡ አሠለጠነው ፤ በስድስተኛይቱ፡ ቀን፡ እነዚህን፡ አራቱን፡ ፍጥረቶች፡ ፈጠረ ።

፪፣ የተፈጠረው፡ ፍጥረት፡ ሁሉ፡ ሀያ፡ ሁለት፡ ፍጥረት፡ ሆነ፤ በስድስተኛይቱ፡ ቀን፡ በምድርና፡ በሰማይ፡ በጥልቁና፡ በባሕሩ፡ ውስጥ፡ በጨለማና፡ በብርሃን፡ መካከል፡ በዓለምም፡ ላይ፡ ያለውን፡ ፍጥረት፡ ሁሉ፡ ፈጥሮ፡ ጨረሰ ።

፫፣ ስድስት፡ ቀን፡ ሥራ፡ ሠርተን፡ በሰባተኛይቱ፡ ቀን፡ ከሥራችን፡ ሁሉ፡ ዕረፍት፡ የምናደርግ፡ እንሆን፡ ዘንድ፡ ታላቅ፡ በዓል፡ የምትሆን፡ ሰባተኛይቱን፡ ቀን፡ ምልክት፡ አድርጎ፡ ሰጠን።

፬፣ የሚያመሰግኑ፡ መላእክት፡ ሁሉና፡ መላእክተ፡ ገጽ፡ ሁሉ፡ እነዚህ፡ ሁለቱ፡ ብዙ፡ ወገኖች፡ ናቸው ። በምድርና፡ በሰማይ፡ ከእርሱ፡ ጋር፡ ይህንን፡ እናከብር፡ ዘንድ፡ አዘዘን ።

፭፣ እንዲህም፡ አለን፡— እነሆ ፡ እኔ፡ ከአሕዛብ፡ መካከል፡ ወገኖቼን፡ እለያቸዋለሁ፤ ቀዳሚትንም፡ እንዳከበርኋት፡ አከብራቸዋለሁ ። ለእኔ፡ እለያቸዋለሁ፤ እንደዚህ፡ አከብራቸዋለሁ ።

፮፣ ልጆቼ፡ ይሆናሉ ፡ እኔም፡ አባትን፡ እሆናቸዋለሁ፤ ከየሁት፡ ወገን፡ ሁሉ፡ የያዕቆብን፡ ልጅ፡ መረጥሁት፤ ለእኔ፡ የበኩር፡ ልጅ፡ አድርጌ፡ ጻፍሁት፤ ለዘላለሙም፡ አከበርሁት ።

፯፣ ከሥራ፡ ሁሉ፡ ያርፉባት፡ ዘንድ፡ በሱባዔ፡ የምትቁጠር፡ ቀዳሚትን፡ አመለክታቸዋለሁ ። በዓል፡ በሚያከብሩበት፡ ገንዘብ፡ እንደዚሁ፡ ምልክት፡ አደረግሁባት ።

፰፣ እነርሱም፡ በሰባተኛይቱ፡ ቀን፡ ከእኛ፡ ጋር፡ ለመብላት፡ ለመጠጣት፤ ሁሉን፡ የፈጠረ፡ እግዚአብሔርን፡ ለማመስገን፡ ከእኛ፡ ጋር፡ በአንድነት፡ በዓልን፡ ያደርጉ፡ ዘንድ፡ ከአሕዛብ፡ ሁሉ፡ ተለይቶ፡ የሚታይ፡ ወገን፡ ይሆን፡ ዘንድ፡ ለይቶ፡ እንዳከበረው፡ ምልክት፡ አደረገ ።

፱፣ በዘመኑ፡ ሁሉ፡ በፊቱ፡ በጎ፡ መዓዛ፡ አድርጎ፡ የሚቀበለው፡ መሥዋዕት፡ ያርግ፡ ዘንድ፡ በፊቱ፡ መሥዋዕትን፡ ሠዋ፤ ከአዳም፡ ጀምሮ፡ እስከ፡ ያዕቆብ፡ ድረስ፡ ያሉ፡ አበው፡ ሀያ፡ ሁለት፡ ናቸው ። እስከ፡ ሰባተኛይቱ፡ ቀን፡ ድረስ፡ ሀያ፡ ሁለት፡ ፍጥረትን፡ ፈጠረ። ይህም፡ የከበረና፡ የተለየ፡ ሰንበቱ፡ ነው ። ያም፡ የከበረና፡ የተለየ፡ ነው ።

፲፣ ይህ፡ ከዚህ፡ ጋር፡ ለምስጋና፡ በረከት፡ ሆነ ። ሰባተኛይቱን፡ ቀን፡ ቀድሞ፡ ለይቶ፡ እንዳከበራት፡ በዘመኑ፡ ሁሉ፡ የከበሩና፡ የተለዩ፡ ሕጉንና፡ አምልኮቱን፡ የሚጠብቁ፡ ይሆኑ፡ ዘንድ፡ ለዚህ፡ ተሰጠው ።

፲፩፣ በመጀመሪያይቱ፡ ሱባዔ፡ ምድርና፡ ሰማይን፡ በስድስት፡ ቀን፡ የተፈጠረውንም፡ ፍጥረት፡ ሁሉ፡ ፈጠረ ። እግዚአብሔር፡ ለፍጥረቱ፡ ሁሉ፡ የከበረች፡ በዓል፡ የምትደረግበት፡ ቀንን፡ ሰጠ ። ስለዚህ፡ ነገር፡ ሥራን፡ ሁሉ፡ የሚሠራበት፡ ሰው፡ ሁሉ፡ ይሞት፡ ዘንድ፡ የሚሸራትም፡ ሰው፡ ሞትን፡ ይሞት፡ ዘንድ፡ አዘዘ ።

፲፪፣ እንተም፡ የእስራኤልን፡ ልጆች፡ እዘዘቸው ። እነርሱ፡ ያችን፡ ዕለት፡ ይጠብቁ፡ ያከብሩአትም፡ ዘንድ፡ ሥራንም፡ ሁሉ፡ እንዳይሠሩበት፡

እንዳይሸሩአትም፡ ከዕለታት፡ ሁሉ፡ እርስዎ፡ የከበረች፡ ናትና ።

የሚሸራትም፡ ሰው፡ ሁሉ፡ ሞትን፡ ይሙት፤ ፲፫፣ የተባረከችና፡ የተቀደሰች፡ ቀን፡ ናትና፡ የእስራኤል፡ ልጆች፡ በትውልዳቸው፡ ይሆችን፡ ቀን፡ እንዳጠብቁ፡ ከምድርም፡ እንዳይጠፉ፡ ሥራን፡ የሚሠራበት፡ ሰው፡ ሁሉ፡ ለዘላለሙ፡ ሞትን፡ ይሙት ።

የሚጠብቃት፡ ሰው፡ ሁሉ፡ ከሥራም፡ ሁሉ፡ የሚያርፍበት፡ ሰው፡ በዘመኑ፡ ሁሉ፡ እንደ፡ እኛ፡ የተቀደሰና፡ የተባረከ፡ ይሆናል ።

ለእስራኤልም፡ ልጆች፡— የዚህችን፡ ቀን፡ ፍርድዋን፡ ፈጽመህ፡ ንገር፤ በዓልን፡ ያድርጉባት፤ የማይገባ፡ ሥራን፡ ለመሥራትም፡ የተዘጋጁ፡ እንዳይሆኑ፡ በልቡናቸው፡ ስሕተት፡ አይተዋት፤ የሚታዩውን፡ ፈቃዳቸውን፡ ለእርስዎ፡ ለማድረግ፡ የሚበላውን፡ የሚጠጣውን፡ ሁሉ፡ ያዘጋጁባት፡ ዘንድ፡ ንገራቸው ።

ውኃን፡ ለመቅዳት፡ በአደባባያቸው፡ ሸክሙን፡ ሁሉ፡ ለማግባት፡ ለማውጣት፡ የተዘጋጁ፡ ሁኔታው፡ አይታዩ፤ እነርሱም፡ በስድስት፡ ቀን፡ በቤታቸው፡ ያላዘጋጁትን፡ ሥራ፡ አይሥሩ ።

በኢዮቤልዩ፡ ከሚቁጠር፡ ቀን፡ ሁሉ፡ ተለይታ፡ የከበረች፡ ናትና፡ በዚህች፡ ቀን፡ ከአንዱ፡ ቤት፡ ወደ፡ አንዱ፡ ቤት፡ አያውጡባት፡ አያግቡባት፡ በምድር፡ ዕረፍት፡ ያደርጉባት፡ ዘንድ፡ ለሥጋዊ፡ ለደማዊ፡ ሁሉ፡ ሳይታወቅ፡ እኛ፡ በሰማይ፡ ዕረፍት፡ አደረግንባት ።

ሁሉን፡ የፈጠረ፡ እግዚአብሔርም፡ አከበራት፤ ፲፮፣ ከእስራኤል፡ ብቻ፡ በቀር፡ ዕረፍት፡ ሊያደርግባት፡ አሕዛብን፡ ሁሉ፡ አልመረጠም፤ በልቶ፡ ጠጥቶ፡ በምድር፡ ዕረፍትን፡ ሊያደርግባት፡ ለእርሱ፡ ብቻ፡ ሰጠው ።

ከቀኑ፡ ሁሉ፡ ተለይታ፡ ለበረከትና፡ ለመከበር፡ ፲፱፣ ለማመስገኛም፡ ልትሆን፡ ይሆችን፡ ቀን፡ የፈጠረ፡ የሁሉ፡ ፈጣሪ፡ እግዚአብሔር፡ አከበራት ። ይህ፡ ሕግ፡ ይህ፡ ሥርዓት፡ ለእስራኤል፡ ልጆችና፡ ለትውልዳቸው፡ የዘላለም፡ ሥርዓት፡ ሆኖ፡ ተሰጠ ።

ምዕራፍ ፬ ።

ከሁለተኛው፡ ሱባዔ፡ በስድስተኛው፡ ቀን፡ በእግዚአብሔር፡ ቃል፡ ታዘን፡ እንስሳትን፡ ሁሉና፡ አራዊትን፡ ሁሉ፡ በዚህ፡ ዓለም፡ የሚመላለሰውን፡ ፍጥረት፡ ሁሉና፡ አዕቀፍን፡ ሁሉ፡ በውኃውም፡ ውስጥ፡ የሚመላለሰውን፡ ፍጥረት፡ ሁሉ፡ በየወገናቸው፡ በየመልካቸው፡ ወደ፡ አዳም፡ አመጣን ።

በመጀመሪያይቱ፡ ቀን፡ አራዊትን፡ በሁለተኛይቱ፡ ቀን፡ እንስሳትን፡ በሥስተኛይቱ፡ ቀን፡ አዕቀፍን፡ በአራተኛይቱ፡ ቀን፡ በምድር፡ ላይ፡ የሚመላለሰውን፡ ፍጥረት፡ ሁሉ፡ በአምስተኛይቱም፡ ቀን፡ በውኃ፡ ውስጥ፡ የሚመላለሰውን፡ ፍጥረት፡ አመጣን ። አዳምም፡ በየሰማ

ዘፀወ

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ኩ ፋ ሌ ፡ ። ፬ ፡

930

ቸው ፡ ጠራቸው ፡ ስማቸውም ፡ አዳም ፡ እንደ
ዳወጣቸው ፡ እንደዚያው ፡ ሆነ ።

፫፤ በእነዚህ ፡ በአምስቱ ፡ ቀኖች ፡ አዳም ፡ ይህን ፡
ሁሉ ፡ ፍጥረት ፡ በምድር ፡ ያለውንም ፡ ፍጥ
ረት ፡ ሁሉ ፡ ሴትና ፡ ወንድ ፡ ሆነው ፡ ያይ ፡ ነበር ።
በምድር ፡ ያለውን ፡ ወገንንም ፡ ሁሉ ፡ ያይ ፡
ነበር ፤ እርሱ ፡ ግን ፡ ብቻውን ፡ ነበረ ። እንደ ፡
እርሱ ፡ ያለ ፡ ረዳትንም ፡ ለእርሱ ፡ ያገኘው ፡ ማግ
ኘት ፡ የለም ።

፬፤ እግዚአብሔርም ፡ ለኛ ፡ እንዲህ ፡ አለን ፡— እንደ ፡
እርሱ ፡ ያለ ፡ ረዳትን ፡ እንፍጠርለት ፡ እንጂ ፡
አዳም ፡ ብቻውን ፡ ይኖር ፡ ዘንድ ፡ አገባብ ፡ አይ
ደለም ፡ አለ ፤ ፈጣሪያችን ፡ እግዚአብሔር ፡ በአ
ዳም ፡ እንቅልፍን ፡ አመጣበት ፤ እርሱም ፡ ተኛ ።

፭፤ ከአጥንቶቹ ፡ መካከል ፡ አንድ ፡ አጥንት ፡ አን
ሥቶ ፡ ሔዋንን ፡ ፈጠራት ። የዚህችም ፡ የሔ
ዋን ፡ መፈጠርዋ ፡ ከአጥንቶች ፡ መካከል ፡ ነው ።
ስለ ፡ እርስዋም ፡ ፋንታ ፡ ሥጋን ፡ ሞላ ። ሰው ፡
አደረጋት ፡ አዳምንም ፡ ከእንቅልፍ ፡ አነቃው ።

፮፤ አዳምም ፡ በስድስተኛይቱ ፡ ቀን ፡ ከእንቅልፍ ፡
ነቅቶ ፡ በተነሣ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ አመጣት ፡
አወቃትም ። እርሱም ፡— ከእኔ ፡ ከባልዋ ፡ ተገ
ኝታለችና ፡ ይህች ፡ የአጥንቱ ፡ ፍላጭ ፡ የሥ
ጋዬ ፡ ቀጥሎ ፡ ናት ፤ ሚስት ፡ ትሁኝኝ ፡ አለ ።
ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ባልና ፡ ሚስት ፡ አንድ ፡ አካል ፡
ይሆናሉ ።

፯፤ ስለዚህም ፡ ነገር ፡ ሰው ፡ እናትና ፡ አባቱን ፡
ትቶ ፡ ሚስቱን ፡ ይከተላል ፤ ከእርስዋም ፡ ጋር ፡
አንድ ፡ ይሆናል ፤ ሁለቱም ፡ ሁሉ ፡ አንድ ፡ አካል ፡
ይሆናሉ ።

፰፤ በመጀመሪያይቱ ፡ ሱባዔ ፡ አዳም ፡ ተፈጠረ ፤
ሁለተኛይቱም ፡ ሱባዔ ፡ ሔዋንን ፡ ፈጥሮ ፡ አሳ
የው ፤ ስለዚህም ፡ በአደፍነት ፡ ጊዜ ፡ ወንድ ፡
ልጅ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ እንዲጠበቅ ፡ ሴት ፡ ልጅም ፡
ሁለት ፡ ሱባዔ ፡ እንድትጠበቅ ፡ ሥርዓት ፡
ተሠራ ።

፱፤ በተፈጠረበት ፡ ምድር ፡ ለአዳም ፡ አርባ ፡ ቀን ፡
ከተፈጸመለት ፡ በኋላ ፡ ይገዛትም ፡ ይጠብቃ
ትም ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ገነት ፡ አስገባነው ። ሚስቱ
ንም ፡ በሰማንያ ፡ ቀን ፡ አስገባናት ።

፲፤ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ኤዶም ፡ ወደምትባል ፡ ወደ ፡
ገነት ፡ ገባች ፤ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ብት
ወልድ ፡ ቀድሞ ፡ አዳም ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ቆይቶ ፡
እንደ ፡ ተፈጠረ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ በአራስነትዋ ፡
ትቆይ ፡ ዘንድ ፤ ሠላሳ ፡ ሦስት ፡ ቀንም ፡ ንጽሕ ፡
በሚሻ ፡ ደምዋ ፡ ትቆይ ፡ ዘንድ ፤ ወንድ ፡ ልጅ ፡
ለምትወልድ ፡ ሴት ፡ በጽላተ ፡ ሰማይ ፡ ሥርዓት ፡
ተጻፈ ።

፲፩፤ ንዋዩ ፡ ቅድሳቱን ፡ አትንካ ፤ ለወንድ ፡ ልጅ ፡
የታዘዘውን ፡ ይህንን ፡ ቀን ፡ እስክትፈጽም ፡
ድረስ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ መቅደስም ፡ እንዳትገባ ፡
ሥርዓት ፡ ተጻፈ ። ሴት ፡ ልጅ ፡ ብትወልድ ፡
ቀድሞ ፡ ሔዋን ፡ ሁለት ፡ ሱባዔ ፡ ቆይታ ፡ እንደ ፡
ተፈጠረች ፡ ሁለት ፡ ሱባዔ ፡ በአራስነትዋ ፡

ትቆይ ፤ ሠላሳ ፡ ስድስት ፡ ቀንም ፡ ንጽሕ ፡ በሚሻ ፡
ደምዋ ፡ ትቆይ ፤ ሁሉም ፡ ሰማንያ ፡ ቀን ፡ ይሆ
ናሉ ።

እነዚህን ፡ ሰማንያ ፡ ቀኖች ፡ ከጨርሰች ፡ በኋላ ፡
ገነት ፡ ከዓለሙ ፡ ሁሉ ፡ የከበረች ፡ ናትና ፡ በው
ስጥዋም ፡ የበቀለው ፡ እንጨት ፡ ሁሉ ፡ የከበረ ፡
ነውና ፡ ወደ ፡ ገነት ፡ አገባናት ።

ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ሴት ፡ ልጅና ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡
ለምትወልድ ፡ ሴት ፡ የእነዚህ ፡ ቀኖች ፡ ሥርዓት ፡
ተሠራ ፤ ለሴት ፡ ልጅና ፡ ለወንድ ፡ ልጅ ፡ የታ
ዘዙ ፡ እነዚህ ፡ ቀኖች ፡ እስኪፈጸሙ ፡ ድረስ ፡
ንዋዩ ፡ ቅድሳትን ፡ ሁሉ ፡ አትንካ ፡ ወደ ፡ መቅ
ደስም ፡ አትገባ ። እስራኤል ፡ በዘመኑ ፡ ሁሉ ፡
ይጠብቅው ፡ ዘንድ ፡ የተጻፈው ፡ ሕግና ፡ ሥር
ዓት ፡ ይህ ፡ ነው ።

በመጀመሪያው ፡ ሱባዔ ፡ በመጀመሪያው ፡ ኢዮ
ቤልዮ ፡ አዳምና ፡ ሚስቱ ፡ በገነት ፡ ሰባት ፡ ዓመት ፡
ሲገዙ ፡ ሕጉንም ፡ ሲጠብቁ ፡ ኖሩ ። ሥራንም ፡
አስተማርነው ፤ ለማገልገል ፡ ተገልጦ ፡ የሚታ
የውን ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ ስናስተምረው ፡ ኖርን ፤
እርሱም ፡ ሲያገለግል ፡ ኖረ ።

እርሱ ፡ ግን ፡ ፅራቁቱን ፡ ነበረ ፤ ፅራቁቱንም ፡
እንደ ፡ ሆነ ፡ አያውቅም ፡ ነበር ፡ አያፍርም ፡
ነበር ። ተክልንም ፡ ከአራዊትና ፡ ከወፎች ፡ ከእ
ንስሳትም ፡ ይጠብቅ ፡ ነበር ።

ሬፍውን ፡ ለቅም ፡ ይበላ ፡ ነበር ፤ በልቶም ፡ የተ
ረፈውን ፡ ለእርሱም ፡ ለሚስቱም ፡ ያኖር ፡ ነበር ፤
የሚጠብቀውንም ፡ ያኖር ፡ ነበር ፤ ጠንቅቆ ፡
ቁጥሮ ፡ በዚያ ፡ የፈጸማቸው ፡ ሰባቱ ፡ ዘመን ፡
ባለቀ ፡ ጊዜ ።

ሁለተኛውም ፡ ወር ፡ በባተ ፡ በአሥራ ፡ ሰባተ
ኛው ፡ ቀን ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ የሚሄድ ፡ እባብ ፡
መጥቶ ፡ ወደ ፡ ሔዋን ፡ ቀረበ ። በምድር ፡ ላይ ፡
የሚሄድ ፡ እባብ ፡ ሔዋንን ፡— በገነት ፡ ካሉ ፡
እንጨቶች ፡ ፍሬ ፡ ሁሉ ፡ እግዚአብሔር ፡—
ከእርሱ ፡ አትብሉ ፡ ብሎ ፡ ያዘዛችሁ ፡ ምንድር ፡
ነው ፡ አላት ።

እርስዋም ፡ እንዲህ ፡ አለችው ፡— እግዚአብ
ሔር ፡— በገነት ፡ ካለ ፡ እንጨት ፡ ፍሬ ፡ ሁሉ ፡
ብሉ ፡ በገነት ፡ መካከል ፡ ካለ ፡ ከፅፁ ፡ በለስ ፡
ፍሬ ፡ ግን ፡ አትብሉ ፡ እንዳትሞቱ ፡ በእጃች
ሁም ፡ አትንኩ ፡ አለን ።

በምድር ፡ ላይ ፡ የሚሄድ ፡ እባብም ፡ ሔዋንን ፡—
ከእርሱ ፡ በበላችሁበት ፡ ቀን ፡ ዓይነ ፡ ልቡና
ችሁ ፡ እንዲበራ ፡ አምላክም ፡ እንድትሆኑ ፡
ክፋውንና ፡ በጎውንም ፡ እንድታውቁ ፡ እግዚ
አብሔር ፡ ያውቃልና ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ሞትን ፡
የምትሞቱ ፡ አይደለም ፡ አላት ።

ሔዋንም ፡ እንጨቱ ፡ ያማረ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ለማየ
ትም ፡ ደስ ፡ የሚያሰኝ ፡ ፍሬውንም ፡ ለመብላት ፡
ደስ ፡ የሚያሰኝ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ባየች ፡ ጊዜ ፡
ከእርሱ ፡ ቁርጣ ፡ በላች ። ሰውነትዋንም ፡ በቀደ
መው ፡ በበለሱ ፡ ቅጠል ፡ ሸረኝች ፡ ለአዳምም ፡
ሰጠችው ፡ እርሱም ፡ በላ ። ዓይኖቹም ፡ አዩ ፤

ፊሬቅቱን ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ በየ ፡ ጊዜ ፡ የበለሰ ፡ ቀጠል ፡ አምጥቶ ፡ ሰፍቶ ፡ ደክ ፡ አድርጎ ፡ ሰውን ቱን ፡ ሸፈነ ።

፳፩፤ እግዚአብሔርም ፡ የምድርን ፡ እባብ ፡ ረገመው ፤ ለዘላለሙም ፡ ፈረደበት ።

፳፪፤ ሔዋንንም ፡ የምድር ፡ እባብ ፡ የነገራትን ፡ ነገር ፡ ሰምታ ፡ ፅዕ ፡ በለሰን ፡ በልታለችና ፡ ፈረደባት ፤ 'ዝንሽን ፡ ገር ፡ ጋርሽንም ፡ ፈጽሜ ፡ አበዛዋ ለሁ ፤ አገሽ ፡ ተክሽ ፡ ልጅን ፡ ውለጂ ፡ ከወለ ድሽም ፡ በኋላ ፡ መመለሻሽ ፡ ወደ ፡ ባልሽ ፡ ይሁን ፤ እርሱም ፡ ይግዛሽ ፡ አላት ።

፳፫፤ አዳምንም ፡ — የሚስትህን ፡ ነገር ፡ ሰምተህ ፡ ከእርሱ ፡ እንዳትበላ ፡ ከዘገቡህ ፡ ከዚያ ፡ ከፅዕ ፡ በለሰ ፡ በልተሃልና ፡ ስለ ፡ አንተ ፡ ምድር ፡ የተ ረገመች ፡ ትሁን ፤ እጅህና ፡ አሜከላ ፡ ይብቀል ብህ ፤ አንተ ፡ ከምድር ፡ ተገኝተሃልና ፡ ወደ ፡ ምድርም ፡ ትመለሳለህና ፡ ከእርስዋ ፡ ወደ ፡ ተገ ፕህባት ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ እስክትመለስ ፡ ድረስ ፡ ጥረህ ፡ ግረህ ፡ እንጀራህን ፡ ብላ ፡ አለው ።

፳፬፤ የቀርበት ፡ ልብስን ፡ አልብሶ ፡ ከገነት ፡ አስናቦ ታቸው ።

ምዕራፍ ፡ ፳ ።

፩፤ አዳም ፡ በዚያች ፡ ቀን ፡ ከገነት ፡ ሲወጣ ፡ በጎ ፡ መዓዛ ፡ አድርጎ ፡ እንዲቀበለው ፡ ፅግን ፡ ቀን ዓት ፡ ልባንጃ ፡ ስንቡል ፡ የሚባል ፡ ሽቱ ፡ ፀሐይ ፡ ሲወጣ ፡ ሰውነቱን ፡ በሰወረበት ፡ ቀን ፡ በጥ ጥት ፡ ዓጠነ ።

፪፤ በዚያችም ፡ ቀን ፡ የእንስሳትና ፡ የአራዊት ፡ ሁሉ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ የሚመላለሰው ፡ ፍጥረትና ፡ የወ ፎች ፡ የሚንቀሳቀሰውም ፡ ፍጥረት ፡ ሁሉ ፡ አፍ ፡ በአንድ ፡ አንደበት ፡ ከመናገር ፡ ተከለከለ ። ከዚያ ፡ አስቀድሞ ፡ አንዱ ፡ ከአንዱ ፡ ጋር ፡ በአንድ ፡ አንደበትና ፡ በአንድ ፡ ቋንቋ ፡ ይናገሩ ፡ ነበርና ።

፫፤ በኤዶም ፡ ገነት ፡ የሚኖረውን ፡ ሥጋዊ ፡ ደማዊ ፡ ፍጥረትን ፡ ሁሉ ፡ ከገነት ፡ አስወጥቶ ፡ አስናቦተ ።

፬፤ ሥጋዊ ፡ ደማዊ ፡ ፍጥረት ፡ ሁሉ ፡ በየተፈጥሮ አቸውና ፡ በየወገናቸው ፡ ወደ ፡ ተፈጠሩላቸው ፡ በታ ፡ ተበተኑ ።

፭፤ ለአዳም ፡ ብቻ ፡ ከእንስሳትና ፡ ከአራዊት ፡ ሁሉ ፡ ተለይቶ ፡ ሰውነቱን ፡ ይሸፍን ፡ ዘንድ ፡ ልብስን ፡ ሰጠው ። ስለዚህ ፡ ነገር ፡ የሥርዓቱን ፡ ፍርድ ፡ የሚያውቁ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ሰውነታቸውን ፡ እን ዲሰውሩ ፡ እንጂ ፡ አሕዛብ ፡ እንደሚገለጡ ፡ እንዳይገልጡ ፡ በሰማይ ፡ ጽላት ፡ ተጻፈ ።

፮፤ በአራተኛው ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ ሔዋንና ፡ አዳም ፡ ከኤዶም ፡ ገነት ፡ መጥተው ፡ በተፈጠሩበት ፡ ኤልዳ ፡ በምትባል ፡ አገር ፡ ኖሩ ። አዳምም ፡ የሚስቱን ፡ ስም ፡ ሔዋን ፡ አላት ፡ እስከ ፡ መጀ መሪያው ፡ አዲሱም ፡ ድረስ ፡ ልጅ ፡ አልነበራ ቸውም ።

፯፤ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በግብር ፡ አወቃት ፡ እርሱ ፡ ግን ፡ በኤዶም ፡ ገነት ፡ እንደ ፡ ተማረ ፡ ምድርን ፡ ያር

ሳት ፡ ይቆጭራት ፡ ነበር ።

በሥስተኛው ፡ ሰብዔ ፡ በሁለተኛው ፡ አዲሱ ፡ ልዩ ፡ ቃዩንን ፡ ወለደችው ፡ በአራተኛው ፡ ሰብዔ ፡ አቤልን ፡ ወለደችው ፡ በአምስተኛው ፡ ሰብዔ ፡ ልጅዋን ፡ አዋንን ፡ ወለደችት ።

እግዚአብሔር ፡ ከአቤል ፡ እጅ ፡ መሥዋዕትን ፡ ተቀብሎአልና ፡ በቃዩን ፡ እጅ ፡ ግን ፡ መሥዋ ዕትን ፡ አልተቀበለምና ፡ በሥስተኛው ፡ አዲሱ ፡ ልዩ ፡ መጀመሪያ ፡ ቃዩን ፡ አቤልን ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ገደለው ፤ በግፍ ፡ ስለ ፡ ሞተ ፡ እየተከሰሰ ፡ ደሙ ፡ ከምድር ፡ እስከ ፡ ሰማይ ፡ ሮኤሽ ።

በግፍ ፡ ስለ ፡ ገደለው ፡ ስለ ፡ አቤል ፡ እግዚአብ ሔር ፡ ቃዩንን ፡ ዘለፈው ፤ የወንድሙ ፡ የአቤ ልን ፡ ደም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ስላፈሰሰ ፡ ዘመኑን ፡ አረዘመበት ፡ በምድርም ፡ ረገመው ።

ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ወንድሙን ፡ በተንከላ ፡ የሚገ ድል ፡ ሰው ፡ የተረገመ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ በሰማይ ፡ ጽላት ፡ ተጻፈ ። ያዩ ፡ ሰዎችም ፡ ሁሉ ፡ — ይሁን ፡ ይደረግ ፡ አሉ ። አይቶም ፡ ያልተናገረ ፡ ሰው ፡ እንደ ፡ እርሱ ፡ የተረገመ ፡ ይሁን ።

ስለዚህ ፡ ነገር ፡ እኛ ፡ በምድርና ፡ በሰማይ ፡ በጨ ለማና ፡ በብርሃን ፡ በሁሉም ፡ የሚደረገውን ፡ ኃጢአት ፡ ሁሉ ፡ በፈጣሪያችን ፡ በእግዚአብ ሔር ፡ ፊት ፡ እንናገር ፡ ዘንድ ፡ መጣን ፡ አሉ ፤ ሔዋንና ፡ አዳምም ፡ ስለ ፡ አቤል ፡ አራት ፡ የዘ መን ፡ ሰብዔ ፡ ሲያለቅሱ ፡ ኖሩ ።

በአምስተኛው ፡ ሰብዔ ፡ በአራተኛው ፡ ዓመት ፡ ደስ ፡ አለው ። ዳግመኛም ፡ አዳም ፡ ሔዋንን ፡ በግብር ፡ አወቃት ፤ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ወለደች ለት ። ቃዩን ፡ ስለ ፡ ገደለው ፡ ስለ ፡ አቤል ፡ እግ ዚአብሔር ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ሁለተኛ ፡ ልጅ ፡ ተከልን ፡ ብሎአልና ፡ ስሙን ፡ ሴት ፡ አለው ፤ የአቤልም ፡ ምትክ ፡ ማለት ፡ ነው ።

በስድስተኛው ፡ ሰብዔ ፡ ልጁን ፡ አዙራን ፡ ወለ ዳት ፤ ቃዩንም ፡ እኅቱ ፡ አዋን ፡ ሚስት ፡ ትሆ ነው ፡ ዘንድ ፡ አገባት ፤ በአራተኛውም ፡ አዲሱ ፡ ልዩ ፡ መጨረሻ ፡ አኖንን ፡ ወለደችለት ።

በአምስተኛው ፡ አዲሱም ፡ በመጀመሪያው ፡ ሰብዔ ፡ በመጀመሪያው ፡ ዓመት ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ቤቶች ፡ ተወሩ ። ቃዩንም ፡ ከተማ ፡ ሠራ ፡ ስም ጥንም ፡ በልጁ ፡ በሄኖሕ ፡ ስም ፡ ጠራት ።

አዳምም ፡ ሚስቱ ፡ ሔዋንን ፡ በግብር ፡ አወ ቃት ። ዳግመኛም ፡ ዘጠኝ ፡ ልጆችን ፡ ወለደች ለት ።

ሴት ፡ በአምስተኛው ፡ አዲሱም ፡ በአምስተ ኛው ፡ ሰብዔ ፡ እኅቱን ፡ አዙራን ፡ ሚስት ፡ አድ ርጎ ፡ አገባት ።

በአራተኛውም ፡ ዓመት ፡ ሄኖስን ፡ ወለደችለት ። በዚህ ፡ ዓለም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ስም ፡ በመ ሐላ ፡ ጊዜ ፡ መጥራት ፡ የጀመረ ፡ እርሱ ፡ ነው ። በሰባተኛው ፡ አዲሱም ፡ በሥስተኛው ፡ ሰብዔ ፡ ሄኖስ ፡ ሚስት ፡ ትሆነው ፡ ዘንድ ፡ እኅቱ ፡ ኖአ ምን ፡ አገባ ፤ በአምስተኛው ፡ ሰብዔ ፡ በሥስተ ኛው ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ወለደችለት ፤ ስሙንም ፡

ቃይናን ፡ አለው ።
 ፳፩፤ በስምንተኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ መጨረሻ ፡ ቃይናን ፡ እንቱን ፡ ሙአሊሲትን ፡ ሚስት ፡ አድርጎ ፡ አገባ ፤ በዘጠኝኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ በመጀመሪያው ፡ ሱባዔ ፡ በዚህ ፡ ሱባዔ ፡ በሦስተኛው ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ወለደችለት ፤ ስሙንም ፡ መላልኤል ፡ አለው ።
 ፳፪፤ በአሥረኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ በሁለተኛው ፡ ዓመት ፡ መላልኤል ፡ ሚስት ፡ ትሆነው ፡ ዘንድ ፡ የአባቱን ፡ ወንድም ፡ የበራኪሂልን ፡ ልጅ ፡ ዲናን ፡ አገባ ። በሦስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በስድስተኛው ፡ ዓመት ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ወለደችለት ፡ ስሙንም ፡ ያርድ ፡ አለው ። በዘመኑ ፡ ትጉሃን ፡ የተባሉ ፡ የእግዚአብሔር ፡ አገልጋዮች ፡ የሚሆኑ ፡ የሴት ፡ ልጆች ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ የቀና ፡ ሥራንና ፡ ፍርድን ፡ ያደርጉ ፡ ዘንድ ፡ ለሰው ፡ ልጆች ፡ ሊያስተምሩላቸው ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ ወርደዋልና ።
 ፳፫፤ በአሥራ ፡ አንደኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ ያርድ ፡ ሚስት ፡ አገባ ፤ ስምዋም ፡ ባረካ ፡ ይባላል ፤ ይህችውም ፡ የአባቱ ፡ እንት ፡ የራሱ-የል ፡ ልጅ ፡ ናት ፤ በዚህ ፡ ኢዮቤልዩ ፡ በአራተኛው ፡ ሱባዔ ፡ ሚስት ፡ አገባ ፤ በዚህ ፡ ኢዮቤልዩ ፡ በአራተኛው ፡ ዓመት ፡ በአምስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ ወንድ ፡ ልጅን ፡ ወለደችለት ፤ ከዚያ ፡ በኋላ ፡ ስሙን ፡ ሄኖክ ፡ አለው ፤ እርሱ ፡ አስቀድሞ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ከተፈጠሩ ፡ ሰዎች ፡ ይልቅ ፡ መጽሐፍንና ፡ ትምህርትን ፡ ጥበብንም ፡ ተማረ ።
 ፳፬፤ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ በየወራቸው ፡ እንደ ፡ ሥርዓታቸው ፡ የዘመኑን ፡ ጊዜ ፡ ያውቁ ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ ወራቸው ፡ ሥርዓት ፡ የሰማይን ፡ ምልክት ፡ በመጽሐፍ ፡ ጻፈ ።
 ፳፭፤ እርሱ ፡ አስቀድሞ ፡ ምስክርን ፡ ጻፈ ። ለእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ በየወገናቸው ፡ አሰማባቸው ፤ በሱባዔ ፡ የሚቁጠሩ ፡ ቀጥሮችን ፡ እርሱ ፡ ተናገረ ፤ የዘመናችንም ፡ ቀን ፡ እርሱ ፡ ተናገረ ፤ ወሮችንም ፡ ሠራ ፤ እኛ ፡ እንደ ፡ ነገርነው ፡ ዘመናችን ፡ የሚቁጥሩባቸው ፡ ሱባዔዎችንም ፡ ተናገረ ። የተደረገውን ፡ ገና ፡ የሚደረገውንም ፡ ቀጥሮ ፡ ፍርድ ፡ እስከሚደረግበት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ በዘመናቸው ፡ በእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ላይ ፡ የሚደረገውን ፡ ሌሊት ፡ በሕልሙ ፡ ራእይን ፡ አየ ፤ አወቀም
 ፳፮፤ ለምስክርነት ፡ ጻፈው ። በሰው ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ በየትውልዳቸው ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ምስክር ፡ ሊሆን ፡ አኖረው ።
 ፳፯፤ በአሥራ ፡ ሁለተኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ በሰባተኛው ፡ ሱባዔ ፡ ሚስት ፡ አገባ ። ስምዋም ፡ አድኒ ፡ ይባላል ፤ ይህችውም ፡ የዳንኤል ፡ ልጅ ፡ የአባቱ ፡ እንት ፡ ልጅ ፡ ናት ፤ ለእርሱ ፡ ሚስት ፡ ልትሆነው ፡ አገባት ።
 ፳፰፤ በስድስተኛው ፡ ዓመት ፡ በዚህ ፡ ሱባዔ ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ወለደችለት ። ስሙንም ፡ ማቱሳላ ፡ ብሎ ፡ ጠራው ።
 ፳፱፤ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ፈጣሪያቸውን ፡ ከሚያገለግሉ ፡

መላእክት ፡ ጋር ፡ ስድስት ፡ የኢዮቤልዩ ፡ ዘመናችን ፡ ኖረ ። በምድር ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ በሰማይም ፡ ያለውን ፡ የፀሐይንም ፡ ሥልጣን ፡ አሳዩት ።
 ሁሉንም ፡ ጻፈ ። ከሰው ፡ ልጆች ፡ ጋር ፡ በኃጢአት ፡ አንድ ፡ ሆነው ፡ በደል ፡ ለሠሩት ፡ ለትጉሃን ፡ አዳኝባቸው ። እነዚህ ፡ ከሰው ፡ ልጆች ፡ ጋር ፡ ሊረክሱ ፡ በግብር ፡ አንድ ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ ጀምረዋልና ፡ ሄኖክ ፡ በሁሉም ፡ አዳኝባቸው ፡ አሰማባቸው ።
 ከሰው ፡ ልጆች ፡ መካከል ፡ ተነሥቶ ፡ ሄደ ። ለጌትነት ፡ ለክብር ፡ ወደ ፡ ኤዶም ፡ ገነት ፡ ወስደነው ፤ እነሆ ፡ በዚያ ፡ የዘላለም ፡ ቅጣትንና ፡ ቀጥሮ ፡ ፍርድን ፡ የአዳምን ፡ ልጆች ፡ ኃጢአት ፡ ሁሉ ፡ እርሱ ፡ በዚያ ፡ ይጽፋል ።
 ለሰው ፡ ሁሉ ፡ ልጅ ፡ ያሰማ ፡ ዘንድ ፡ ቀጥሮ ፡ ፍርድም ፡ እስከሚደረግበት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ የሰውን ፡ ሁሉ ፡ ሥራ ፡ ይናገር ፡ ዘንድ ፡ እርሱ ፡ ለምልክት ፡ ተሰጥቶአልና ፡ ስለ ፡ እርሱ ፡ በኤዶም ፡ አገር ፡ ላይ ፡ ሁሉ ፡ የጥፋት ፡ ውኃን ፡ አመጣ ።
 ለእግዚአብሔር ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ አራት ፡ ቦታዎች ፡ አሉትና ፡ እርሱም ፡ እግዚአብሔር ፡ በሚቀበለው ፡ ዕጣን ፡ በሠርክ ፡ አስቀድሞ ፡ በቀትር ፡ ጊዜ ፡ መቅደስን ፡ ዐጠነ ፡ እርሱ ፡ እነዚህም ፡ የኤዶም ፡ ገነትና ፡ የምሥራቁ ፡ ደብር ፡ ይህ ፡ ዛሬ ፡ አንተ ፡ ያለህበትም ፡ ደብረ ፡ ሲና ፡ ናቸው ፤ ይህን ፡ ዓለም ፡ ለማንጸት ፡ በሚደረግ ፡ በአዲስ ፡ ሕግ ፡ ይነጻል ።
 ስለዚህም ፡ ነገር ፡ ምድር ፡ ከኃጢአትና ፡ ከበደል ፡ ሁሉ ፡ ይህ ፡ ዓለም ፡ ጸንቶ ፡ በሚኖርበት ፡ ዘመን ፡ ትነጻለች ።
 በአሥራ ፡ አራተኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ ማቱሳላ ፡ ሚስቱን ፡ አድናን ፡ አገባ ፤ ይህችውም ፡ የአባቱ ፡ እንት ፡ ልጅ ፡ የአዝራኤል ፡ ልጅ ፡ ናት ።
 በስድስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በአንደኛው ፡ ዘመን ፡ ልጅ ፡ ወለደ ። ስሙንም ፡ ላሚህ ፡ አለው ።
 በአሥራ ፡ አምስተኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ በሦስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ ላሚህ ፡ ሚስት ፡ አገባ ፤ ስምዋም ፡ ቤቴናስ ፡ ይባላል ፤ ይህችውም ፡ የአባቱ ፡ የእንት ፡ ልጅ ፡ የበራኪኤም ፡ ልጅ ፡ ናት ፤ ሚስት ፡ ትሆነው ፡ ዘንድ ፡ አገባት ።
 ምዕራፍ ፡ ፮ ።
 በዚህም ፡ ሱባዔ ፡ ልጅ ፡ ወለደችለት ፡ ከኅዘኔ ፡ ሁሉና ፡ ከሥራዬ ፡ ሁሉ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከረገማት ፡ ምድር ፡ የሚያረጋጋኝ ፡ ነው ፡ ሲል ፡ ስሙን ፡ ኖኅ ፡ አለው ።
 በአሥራ ፡ ዘጠኝኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ መጨረሻ ፡ በሰባተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በስድስተኛው ፡ ዓመት ፡ አዳም ፡ ሞተ ። ልጆቹም ፡ ሁሉ ፡ በተፈጠረበት ፡ ምድር ፡ ቀበሩት ።
 እርሱም ፡ አስቀድሞ ፡ በምድር ፡ ተቀበረ ። ከሺህ ፡ ዓመትም ፡ ሰባ ፡ ዓመትን ፡ አገደለ ፤

ራህቸውም፡ በሰማይ፡ ጽላት፡ እንደ፡ አንዲት፡ ቀን፡ ነበረች ።

፱፡ ከእርሱ፡ በበላችሁበት፡ ቀን፡ ትሞታላችሁ፡ ተብሎአልና፡ ስለዚህ፡ ነገር፡ ክፉ፡ እውቀትን፡ የሚያሳውቅ፡ ሶሶን፡ ስለ፡ በላ፡ ተጻፈ፡ በእርሱ፡ ስም፡ ሞቶአልና፡ ስለዚህ፡ ነገር፡ የአንዲቱን፡ ቀን፡ ዓመቶች፡ አልጨረሱም ።

፳፡ በዚህ፡ አዲሱልድ፡ መጨረሻ፡ ከአንድ፡ ዓመት፡ በኋላ፡ ቃዩን፡ ሞተ፡ ቤቱ፡ በላዩ፡ ተናደ፡ በቤቱም፡ ውስጥ፡ በድንጋዮቹ፡ ሞተ ። አቤልን፡ በድንጋይ፡ ገድሎታልና፡ በእውነት፡ ፍርድ፡ በድንጋይ፡ ሞተ ።

፳፯፡ ስለዚህ፡ ነገር፡ ባልንጀራውን፡ በገደለበት፡ መሣሪያ፡ ይሞት፡ ዘንድ፡ በሰማይ፡ ጽላት፡ ተጻፈ ።

፳፰፡ በሀያ፡ አምስተኛው፡ አዲሱልድ፡ ኖላ፡ ሚስት፡ አገባ ። ስምምም፡ አምዛራ፡ ይባላል ። ይህችውም፡ የአገቱ፡ ልጅ፡ የራዚኤል፡ ልጅ፡ ናት፡ ሚስት፡ ልትሆነው፡ አገባት ። በመጀመሪያው፡ ዓመት፡ በአምስተኛው፡ ሱባኤ፡ በሦስተኛው፡ ዓመት፡ ሴምን፡ ወለደችለት ።

፳፱፡ በመጀመሪያው፡ ዓመት፡ በስድስተኛው፡ ሱባኤ፡ ያፌትን፡ ወለደችለት ።

፴፡ የአዳም፡ ልጆች፡ በዓለሙ፡ ሁሉ፡ ይበዙ፡ ዘንድ፡ በጀመሩ፡ ጊዜ፡ እንዲህ፡ ሆነ፡ ሴቶች፡ ልጆች፡ ተወለዱላቸው ። የእግዚአብሔር፡ መላእክትም፡ በዚህ፡ አዲሱልድ፡ በአንዲቱ፡ ዓመት፡ እነዚህን፡ አዩአቸው ። እነዚያ፡ ላዩአቸው፡ መልክ፡ መልካሞች፡ ናቸውና፡ ከመረጡአቸው፡ ሁሉ፡ ሚስት፡ ሊሆኑአቸው፡ አገቡአቸው ፤ ወንዶች፡ ልጆችንም፡ ወለዱላቸው፡ እነዚህም፡ ረዓይት፡ ናቸው ።

፴፯፡ ኃጢአትም፡ በዚህ፡ ዓለም፡ በዛች፡ ከሰው፡ ጀምሮ፡ እስከ፡ አራዊትና፡ እስከ፡ እንስሳ፡ እስከ፡ ሰማይ፡ ወፎችም ፤ በዚህ፡ ዓለም፡ እስከሚኖረውም፡ ሁሉ፡ ድረስ፡ የሥጋ፡ ወገን፡ ሁሉ፡ ሥራውን፡ አከፋ፡ ሁሉም፡ ሥርዓታቸውንና፡ ሥራቸውን፡ አጠፉ ። እርስ፡ በርሳቸው፡ ይበላሉ፡ ጀመር ። ኃጢአትም፡ በዚህ፡ ዓለም፡ በዛች ። ለሰዎችም፡ ሁሉ፡ የክፉ፡ አሳብ፡ ተሰጣቸው ፤ በዘመናቸው፡ ሁሉ፡ እንዲህ፡ ነገር፡ ተደረገ ።

፴፰፡ እግዚአብሔር፡ ምድርን፡ እነሆ፡ ጠፍቶ፡ አያት ፤ ሰው፡ ሁሉ፡ ሥርዓትን፡ አጠፋት፡ ሁሉም፡ በእግዚአብሔር፡ ፊት፡ በዚህ፡ ዓለም፡ ያለውን፡ ሁሉ፡ አክፋት፡ ሰውንና፡ በምድር፡ ላይ፡ የፈጠረውን፡ የሥጋ፡ ወገንን፡ ሁሉ፡ አጠፋዋለሁ፡ አለ ።

፴፱፡ ኖላ፡ ጠቻ፡ በእግዚአብሔር፡ ፊት፡ ባለምዋልነትን፡ አገኘ ። ወደዚህ፡ ዓለም፡ የሰደዳቸውን፡ መላእክቱን፡ ግን፡ ከሥልጣናቸው፡ ለይቶ፡ ፈጽሞ፡ ያጠፋቸው፡ ዘንድ፡ ተቆጣ ። በምድርም፡ ውስጥ፡ እስረን፡ እንገዛቸው፡ ዘንድ፡ አዘዘን ።

፵፡ እነርሱም፡ እነሆ፡ በመካከላቸው፡ ብቻቸውን፡

ተግዛዋል፡ ከፈቱ፡ በሰይፍ፡ ያጠፋቸው፡ ዘንድ፡ ከሰማይ፡ በታችም፡ ያርቃቸው፡ ዘንድ፡ በልጆቻቸው፡ ላይ፡ ቃል፡ ወጣ ።

እነርሱ፡ ሥጋውያን፡ ናቸውና፡ ረድኤቱ፡ በሰው፡ ላይ፡ አያድርም ። ዘመናቸውም፡ መቶ፡ ሀያ፡ ዘመን፡ ይሁን፡ አለ ።

እያንዳንዳቸው፡ በልንጀሮቻቸውን፡ ይገድሉ፡ ዘንድ፡ በመካከላቸው፡ ሰይፍን፡ ሰጣቸው ። ሁሉም፡ በሰይፍ፡ እስኪጠፉ፡ ድረስ፡ ይህ፡ ይህንን፡ ይገድል፡ ዘንድ፡ ጀመሩ ፤ ከምድርም፡ ጠፉ፡ አባቶቻቸው፡ ግን፡ ጥፋታቸውን፡ ያዩ፡ ነበር ።

ከዚህም፡ በኋላ፡ ሥርዓታቸውን፡ ባፈረሱ፡ ሰዎች፡ ሁሉ፡ ላይ፡ ፍርድ፡ ሊደረግ፡ የጻፍች፡ ቀርጥ፡ ፍርድ፡ እስከሚደረግበት፡ ቀን፡ ድረስ፡ በምድር፡ ውስጥ፡ ይገዛሉ ። ሥራቸውም፡ በእግዚአብሔር፡ ፊት፡ የተገለጠ፡ ነው፡ ከሰታቸውም፡ ሁሉን፡ አጠፉ፡ በኃጢአታቸው፡ ሁሉ፡ ያልተፈረደበት፡ አንድ፡ ሰው፡ ስንኳ፡ አልቀረም ።

በሰውነታቸው፡ ሁሉ፡ እስከ፡ ዘላለም፡ ድረስ፡ እንዳይብድሉ፡ ለፍጥረቱ፡ ሁሉ፡ ደግና፡ እውነተኛ፡ ኖላን፡ ፈጠረላቸው ፤ ሁሉም፡ በየወገኑ፡ በዘመኑ፡ ሁሉ፡ ደግ፡ ሥራ፡ ይጠራል ። የሁሉም፡ ቅጣት፡ ተዘጋጀ፡ በሰማይም ጽላት፡ ተጻፈ ። የሚሰወር፡ በደልም፡ የለም ፤ ሁሉም፡ ጸንተው፡ ይኖሩበት፡ ዘንድ፡ ከተሠራችላቸው፡ ሥራቸው፡ የተለወጡ፡ ናቸው ።

ጸንተው፡ በይኖሩበት፡ ለፍጥረቱ፡ ሁሉ፡ ለየወገኑም፡ ሁሉ፡ ፍርድ፡ ተጻፈ ። በምድርና፡ በሰማይ፡ በጨለማና፡ በብርሃን፡ በሰአልም፡ በጥልቅም፡ በጨለማም፡ ምንም፡ ምን፡ የተሰወረ፡ የለም ።

መቻያቸው፡ ሁሉ፡ የተዘጋጀ፡ ፈጽሞም፡ የተጻፈ፡ ነው ። ስለዚህ፡ ነገር፡ ገናናውን፡ እንደ፡ ገናንቱ፡ ታናሹንም፡ እንደ፡ ታናሽቱ፡ አንዳንም፡ አንዳንም፡ እንደ፡ ኃጢአቱ፡ ይፈርድበታል ።

እርሱ፡ ፊት፡ አይቶ፡ የሚያደላ፡ አይደለም ። ለአንዳም፡ ለአንዳም፡ ፍርድ፡ አፈርዳለሁ፡ ባለ፡ ጊዜ፡ እርሱ፡ መማለጃን፡ የሚቀበል፡ አይደለም ። በዚህ፡ ዓለም፡ ያለ፡ ሰው፡ ሁሉ፡ አንዱም፡ አንዱም፡ መማለጃ፡ ቢሰጥ፡ ፊት፡ አይቶ፡ አያደላም፡ የእውነት፡ ዳኛ፡ ነውና፡ ከእርሱ መማለጃ፡ አይቀበልም ።

ይህ፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ላይ፡ ተዘጋጅቶ፡ ተጻፈ ። በእውነት፡ ወደ፡ እርሱ፡ ከተመለሱ፡ በደላቸውን፡ ሁሉ፡ ይቅር፡ ይላቸዋል ። ኃጢአታቸውንም፡ ሁሉ፡ ያስተሰርደላቸዋል ። ከኃጢአታቸው፡ ሁሉ፡ የተመለሱ፡ ሰዎች፡ ሁሉ፡ በዓመት፡ በዓመት፡ አንድ፡ ጊዜ፡ ይቅር፡ ይበላሉ፡ ዘንድ፡ ተጻፈ ። ተዘጋጀ ። ከጥፋት፡ አስቀድሞ፡ ምክራቸውንና፡ ሥርዓታቸውን፡ ባጠፉ፡ ሰዎች፡ ሁሉ፡ ላይ፡ ተጻፈ ።

፳፬፤ በእርሱ ፡ ደግሞ ፡ ከጥፋት ፡ ውኃ ፡ ስላዳናቸው ፡ ልጆቹ ፡ እርሱ ፡ ባለምዋልነትን ፡ አግኝቶአልና ። ከኖኅ ፡ ብቻ ፡ በቀር ፡ እነርሱ ፡ ባለምዋልነትን ፡ አላገኙም ። በሥራው ፡ ሁሉ ፡ ልቡ ፡ እውነተኛ ፡ ናትና ፡ ስለ እርሱ ፡ እንደ ፡ ታዘዘ ፡ ከተሠራለት ፡ ሕግ ፡ ሁሉ ፡ አልወጣም ።

፳፭፤ እግዚአብሔርም ፡— በዚህ ፡ ዓለም ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ ከሰው ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ አራዊትና ፡ እስከ ፡ እንስሳ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ላይ ፡ እስከሚኖረውና ፡ እስከ ፡ ወፎችም ፡ ድረስ ፡ ይጥፋ ፡ አለ ።

፳፮፤ ከጥፋት ፡ ውኃ ፡ ያደገው ፡ ዘንድ ፡ ኖሳንም ፡ ለእርሱ ፡ መርከብን ፡ እንዲሠራ ፡ አዘዘው ።

፳፯፤ ኖሳንም ፡ ዓመታት ፡ በሚቁጠሩበት ፡ በሁለተኛው ፡ አዮቤልዩ ፡ በአምስተኛው ፡ ሱባኤ ፡ በአምስተኛው ፡ ዓመት ፡ እንዳዘዘው ፡ ሁሉ ፡ መርከብን ፡ ሠራ ።

፳፰፤ በስድስተኛው ፡ ዓመት ፡ በሁለተኛው ፡ ወር ፡ እስከ ፡ አሥራ ፡ ስድስተኛው ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ እርሱ ፡ ገባ ። ያገባንለትም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ መርከብ ፡ ገባ ።

፳፱፤ እግዚአብሔርም ፡ በአሥራ ፡ ሰባተኛው ፡ ቀን ፡ ማታ ፡ ጊዜ ፡ መርከቡን ፡ በውጪ ፡ ዘጋው ፤ እግዚአብሔር ፡ ሰባቱን ፡ የሰማይ ፡ ሻሻቱ ፡ ከፈተ ፤ ሰፊ ፡ የሆነ ፡ ጥልቁንም ፡ ውኃ ፡ በሰባ ፡ ስቀረት ፡ አወጣው ።

፴፩፤ ሻሻቱም ፡ ከሰማይ ፡ አርባ ፡ ቀን ፡ እርባ ፡ ሌሊት ፡ ገናብን ፡ ያወርዱ ፡ ዘንድ ፡ ጀመሩ ።

፴፪፤ የጥልቁም ፡ ምንጮች ፡ ዓለሙ ፡ ሁሉ ፡ ውኃን ፡ እስኪሞላ ፡ ድረስ ፡ ውኃዎችን ፡ ያወጡ ፡ ነበር ፤ ውኃዎችም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በዙ ፤ ውኃው ፡ በረጅሙ ፡ ተራራ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ አሥራ ፡ አምስት ፡ ክንድ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ አለ ።

፴፫፤ ውኃዎች ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ አሉ ። መርከቢቱም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ አለች ። በውኃውም ፡ ላይ ፡ ትመላለስ ፡ ነበር ፤ ውኃዎችም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ አምስት ፡ ወር ፡ ማለት ፡ መቶ ፡ አምሳ ፡ ቀን ፡ ጸንተው ፡ ነበር ። መርከቢቱም ፡ ሄደች ፡ ከአራራት ፡ ተራራዎችም ፡ በአንዱ ፡ ሉባር ፡ በሚባል ፡ ተራራ ፡ ራስ ፡ ላይ ፡ ዐረፈች ።

፴፬፤ በአራተኛውም ፡ ወር ፡ ሰፊ ፡ የሆነ ፡ የጥልቁ ፡ ምንጮች ፡ ተገቱ ። የሰማይም ፡ ሻሻቱ ፡ ተገታ ።

፴፬፤ በሰባተኛውም ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ የምድሩ ፡ ጥልቅ ፡ አፍ ፡ ሁሉ ፡ ተከፈተ ። ውኃዎችም ፡ ወደ ፡ ታችኛይቱ ፡ ጥልቅ ፡ ይወርዱ ፡ ጀመር ።

ምዕራፍ ፡ ፯ ።

፩፤ በአሥረኛው ፡ ወር ፡ መባቻም ፡ የተራሮች ፡ ራሶች ፡ ታዩ ፤ በመጀመሪያው ፡ ወር ፡ መባቻም ፡ ምድር ፡ ታዩች ፡ ውኃዎችም ፡ በአምስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በሰባተኛው ፡ ዓመት ፡ ከምድር ፡ ላይ ፡ ደረቁ ። በአሥራ ፡ ሰባተኛው ፡ ቀን ፡ በሁለተኛው ፡ ወር ፡ ምድር ፡ ደረቀች ።

፪፤ በሀያ ፡ ሰባተኛው ፡ ቀን ፡ መርከቢቱን ፡ ከፈታት ፤ ከውስጥም ፡ ወፎችንና ፡ አውራጎችን ፡ ተሐ

ውሶ ፡ ያለውንም ፡ ሁሉ ፡ አሰናበተ ። በምስተኛውም ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ ኖሳ ፡ ከመርከብ ፡ ወጣ ። በዚህ ፡ ተራራ ፡ ላይ ፡ መሠዊያን ፡ ሠራ ፤ በምድርም ፡ ላይ ፡ ታዩ ። ከኖሳ ፡ ጋር ፡ በመርከብ ፡ ካሉ ፡ በቀር ፡ በእርስዋ ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ ጠፍቶ አልና ፡ የፍየል ፡ ጠቦት ፡ ሠውቶ ፡ በደሙ ፡ የዓለሙን ፡ ኃጢአት ፡ ሁሉ ፡ አስተሰረዩ ።

፫፤ ስቡንም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ሁሉ ፡ አጤሰ ። ላምን ፡ ፍየልንና ፡ የበግ ፡ አውራን ፡ ርግብንና ፡ ሞኖስንም ፡ ሠውቶ ፡ በመሠዊያው ፡ ላይ ፡ ስቡን ፡ አሻተተ ። በዚያት ፡ የታሸ ፡ መሥዋዕትንም ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ጨመረ ።

፬፤ ደሙንም ፡ አምጥቶ ፡ በሁሉ ፡ ላይ ፡ ቁንዶ ፡ በርበሬ ፡ ጨመረበት ። እግዚአብሔር ፡ የሚወደውን ፡ በጎ ፡ መዓዛ ፡ አቀረበ ።

፭፤ እግዚአብሔርም ፡ በጎ ፡ መዓዛ ፡ አድርጎ ፡ ተቀበለው ፤ ምድር ፡ ጸንታ ፡ በምትኖርበት ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ የጥፋት ፡ ውኃ ፡ ምድርን ፡ እንዳያጠፋ ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ መሐላን ፡ ተማማለ ። አዝመራና ፡ ዘር ፡ እንዳይለወጥ ፡ ክረምትና ፡ በጋ ፡ ሌሊትና ፡ ቀንም ፡ ሥርዓታቸውን ፡ ለዘላለሙ ፡ ፈጽመው ፡ እንዳይለውጡ ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ መሐላን ፡ ተማማለ ።

፮፤ እናንተም ፡ ብዙ ፡ በምድርም ፡ የብዙ ፡ ብዙ ፡ ሁኑ ፤ በላይዎም ፡ ብዙ ፡ ለበረከትም ፡ ሁኑ ፤ በመንቀጥቀጣችሁና ፡ በመፍራታችሁ ፡ መካከል ፡ በባሕርና ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ባሉ ፡ አራዊት ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ፍርሃትን ፡ አመጣለሁ ።

፯፤ ከብቶችንና ፡ አውራጎችን ፡ ሁሉ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ የሚኖረውንና ፡ በክንፍ ፡ የሚበሩትን ፡ በባሕር ፡ ውስጥ ፡ ያሉ ፡ ዓጣዎችንም ፡ እነሆ ፡ ሰጠኋችሁ ፤ ሁሉን ፡ ትበሉ ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ አህል ፡ ምግብ ፡ ሊሆኑትሁ ፡ ሰጠኋችሁ ።

፰፤ ነገር ፡ ግን ፡ ደም ፡ የነፍስ ፡ ማደሪያ ፡ ነውና ፡ ከሰውነታችሁ ፡ መካከል ፡ ደማችሁን ፡ እንዳልፈልግ ፡ ከደም ፡ ጋር ፡ ብርንዶ ፡ አትብሉ ። ከሰው ፡ እጅ ፡ የአውራጎችን ፡ ደም ፡ እመረምራለሁ ። የሰውንም ፡ ደም ፡ ከሰዎች ፡ እጅ ፡ እመረምራለሁ ፤ የሰውን ፡ ደም ፡ ያፈሰሰ ፡ ደሙ ፡ ይፈሳል ፤ እግዚአብሔር ፡ አዳምና ፡ ሔዋንን ፡ በእርሱ ፡ መልክ ፡ ፈጥሮአቸዋልና ፡ በሰው ፡ እጅ ፡ የፈሰሰ ፡ የሰውን ፡ ደም ፡ እመረምራለሁ ፤ እናንተም ፡ ብዙ ፡ በዚህ ፡ ዓለምም ፡ የብዙ ፡ ብዙ ፡ ሁኑ ፡ አላቸው ።

፱፤ ልጆቼና ፡ ኖሳም ፡ በሥጋው ፡ ሁሉ ፡ ያለ ፡ ብርንዶውን ፡ ሁሉ ፡ እንዳይበሉ ፡ ማሉ ፤ ይህ ፡ ዓለም ፡ ጸንቶ ፡ በሚኖርበት ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ በዚህ ፡ ወራት ፡ ለዘላለም ፡ ጸንቶ ፡ በሚኖር ፡ ፈጣሪ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ መሐላን ፡ ተማማለ ።

፲፩፤ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ሙሴ ፡ አንተም ፡ ከእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ጋር ፡ በዚህ ፡ ወራት ፡ በተራራ ፡ በመሐላ ፡ ላይ ፡ መሐላን ፡ ትማማል ፡ ዘንድ ፡ ተናገረህ ፤ እግዚአብሔር ፡ ለዘመኑ ፡ ሁሉ ፡ ከእነርሱ ፡

ጋር ፡ ስለ ፡ ቸማግለበት ፡ መሐላ ፡ ነገር ፡ በላያ ቸው ፡ ደምን ፡ ትረጫለህ ።

፲፩፤ ይህ ፡ ዓለም ፡ ጸንቶ ፡ በሚኖርበት ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ የወፎችንና ፡ የአውሬዎችን ፡ ሥጋ ፡ ሁሉ ፡ እንዳትበሉ ፡ በዘመኑ ፡ ሁሉ ፡ ትጠብቁክት ፡ ዘንድ ፡ ይህች ፡ ምስክር ፡ በእናንተ ፡ ላይ ፡ የተጻፈች ፡ ናት ።

፲፪፤ ይህ ፡ ዓለም ፡ ጸንቶ ፡ በሚኖርበት ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ የአውሬን ፡ የወፎችንና ፡ የከብቶችን ፡ ሥጋ ፡ ብርንዶውን ፡ የበላ ፡ ሰው ፡ እርሱ ፡ ይጠፋል ፤ ልጆቹም ፡ ከዚህ ፡ ዓለም ፡ ይጠፋሉ ።

፲፫፤ ስማቸው ፡ ጸንቶ ፡ ይኖር ፡ ዘንድ ፡ ልጆቻቸውም ፡ በዘመኑ ፡ ሁሉ ፡ በፈጣሪያችን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ጸንተው ፡ ይኖሩ ፡ ዘንድ ፡ ብርንዶውን ፡ ሁሉ ፡ እንዳይበሉ ፡ ሙሴ ፡ አንተም ፡ የእስራኤልን ፡ ልጆች ፡ እዘዛቸው ።

፲፬፤ በቀኑ ፡ ሁሉ ፡ በመሠዊያው ፡ አንጻር ፡ በደም ፡ ስለ ፡ እናንተ ፡ እየለመኑ ፡ እንዲኖሩ ፡ ለልጅ ፡ ልጅ ፡ ይጠብቁ ፡ ዘንድ ፡ የዘላለም ፡ ሕግ ፡ ነውና ፡ ለዚህ ፡ ሕግ ፡ የዘመን ፡ ፍጻሜ ፡ የለውም ። ይጠብቁት ፡ ዘንድ ፡ እንዳይጠፋም ፡ ማታና ፡ ጥቀት ፡ ስለ ፡ እነርሱ ፡ ሁልጊዜ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ኃጢአታቸውን ፡ ያስተሰርያሉ ።

፲፭፤ ዳግመኛ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ጥፋት ፡ እንዳይደረግ ፡ ለልጆቹና ፡ ለኖሩ ፡ የቃል ፡ ኪዳኑን ፡ ምልክት ፡ ሰጣቸው ፤ ምድርን ፡ ለማጥፋት ፡ ዳግመኛ ፡ በዘመኑ ፡ ሁሉ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ጥፋት ፡ እንዳይደረግ ፡ ለዘላለሙ ፡ የቃል ፡ ኪዳኑ ፡ ምልክት ፡ ሊሆን ፡ ብርሃኑን ፡ በደመና ፡ ውስጥ ፡ ሥሎ ፡ አሳዩ ።

፲፮፤ ፈጽሞ ፡ በዘመኑ ፡ ሁሉ ፡ ጽኑ ፡ መሐላ ፡ በዓመት ፡ በዓመት ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ በዚህ ፡ ወራት ፡ የቀጥር ፡ በዓልን ፡ የሚያደርጉ ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ተሠራ ፤ በሰማይ ፡ ጽላትም ፡ ተጻፈ ።

፲፯፤ ይህችም ፡ በዓል ፡ ፍጥረት ፡ ሁሉ ፡ ከተፈጠረ ባት ፡ ቀን ፡ ፪ምሮ ፡ እስከ ፡ ኖሳ ፡ ዘመን ፡ ድረስ ፡ በሰማይ ፡ ስትሠራ ፡ ኖረች ፤ ይኸውም ፡ ሆያ ፡ ሰባት ፡ አዮቤልዩና ፡ አምስት ፡ የዓመት ፡ ሱባዔ ፡ ነው ፡ ልጆቹና ፡ ኖሳም ፡ ኖሳ ፡ እስከሚሞት ባት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ሰባት ፡ አዮቤልዩና ፡ አንድ ፡ የዓመት ፡ ሱባዔ ፡ ጠበቁት ።

፲፰፤ ኖሳ ፡ ከሞተ ፡ በኋላ ፡ ግን ፡ እስከ ፡ አብርሃም ፡ ዘመን ፡ ድረስ ፡ ልጆቹ ፡ ሕግን ፡ አፈረሱ ፡ ብርንዶውንም ፡ በሉ ። አብርሃም ፡ ብቻ ፡ ሕግን ፡ ጠበቀ ፡ ያዕቆብና ፡ ይስሐቀም ፡ እስከ ፡ አንተ ፡ ዘመን ፡ ድረስ ፡ ጠበቁት ። በዚህ ፡ ተራራ ፡ እስከድሳቸው ፡ ድረስ ፡ በዘመንም ፡ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ሕግን ፡ ዘንጉ ።

፲፱፤ አንተም ፡ የእስራኤልን ፡ ልጆች ፡ እዘዛቸው ፡ ይህችንም ፡ በዓል ፡ ትእዛዝ ፡ ለመፈጸም ፡ በዘመናቸው ፡ ሁሉ ፡ ይጠብቁክት ። በሱባዔ ፡ የምትደረግ ፡ በዓል ፡ ናትና ፡ በዓመት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ በዚህ ፡ ወር ፡ ይህችን ፡ በዓል ፡ ያደርጉ ፡

የመጀመሪያውም ፡ አገመራ ፡ የሚሰበሰብበት ፡ ጽ።
 በዓል ፡ ናትና ፡ በዓል ፡ ያደርጉ ። ይህችውም ፡ ሁለት ፡ ቀን ፡ በዓል ፡ የሚያደርጉበት ፡ ቀን ፡ ናት ። በየጊዜው ፡ ታደርጋት ፡ ዘንድ ፡ በጸፍሁልህ ፡ በዚህ ፡ በመጀመሪያው ፡ ሕግ ፡ መጽሐፍ ፡ ጽፌልሃለሁና ፡ ስለ ፡ እርስዎ ፡ ሥራው ፡ እንደ ፡ ተጻፈ ፡ እንደ ፡ ተዘጋጀ ፡ ከዓመት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ የሚያደርጉክት ፡ ይህች ፡ በዓል ፡ ለሰውና ፡ ለመላእክት ፡ ናት ።

የታሰቡ ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ የእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ በየወገናቸው ፡ ለእያንዳንዱ ፡ ዓመት ፡ በዚህ ፡ ወር ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ ያደርጉክት ፡ ዘንድ ፡ ቀጥር ባኑንም ፡ ነገርሁህ ።

በመጀመሪያው ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ በአራተኛው ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ በሰባተኛውም ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ በአሥረኛውም ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ እነዚህ ፡ የመታሰቢያ ፡ ቀኖች ፡ ናቸው ። ለአራተኛውም ፡ ክፍለ ዓመት ፡ ጊዜ ፡ ያላቸውም ፡ ቀኖች ፡ ናቸው ፤ እነዚህም ፡ ለስምንተኛው ፡ ዓመት ፡ የተጻፉ ፡ የተዘጋጁ ፡ ናቸው ።

እነርሱም ፡ ለእርሱ ፡ መታሰቢያ ፡ እስኪሆኑ ፡ ድረስ ፡ ኖሳ ፡ በዓላትን ፡ ለልጅ ፡ ልጅ ፡ ለዘላለም ፡ ሠራቸው ።

በመጀመሪያው ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ ለራሱ ፡ መርከብን ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ ታዘዘ ፤ በእርስዎም ፡ ምድር ፡ ደረቀች ፡ መስኮቱንም ፡ ከፍቶ ፡ ምድርን ፡ አዩ ።

በአራተኛውም ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ ሰፊ ፡ የሆነ ፡ የጥልቁ ፡ ምንጭ ፡ ደረቀ ፡ ያሰማዩም ፡ ሻሻቱ ፡ ተገታ ።

በሰባተኛው ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ በምድር ፡ ያለ ፡ የምንጭ ፡ ጉድጓድ ፡ ሁሉ ፡ ተከፈተ ፤ ውኃዎችም ፡ ወደ ፡ ታችኛው ፡ ጥልቅ ፡ ይወርዱ ፡ ጀመር ።

በአሥረኛው ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ የተራሮች ፡ ራሶች ፡ ታዩ ፡ ኖሳም ፡ ደስ ፡ አለው ፤ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ እነርሱን ፡ እስከ ፡ ዘላለም ፡ ድረስ ፡ መታሰቢያ ፡ ሊሆኑ ፡ በዓላት ፡ አደረጋቸው ። እነዚህ ፡ እንዲህ ፡ የተዘጋጁ ፡ ናቸው ፤ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ጽላትም ፡ ያወጡአቸዋል ።

ከእነርሱ ፡ አንዲቱም ፡ አንዲቱም ፡ አሥራ ፡ ሦስት ፡ ሱባዔ ፡ ናቸው ፤ ከመጀመሪያይቱ ፡ እስከ ፡ ሁለተኛይቱ ፡ እስከ ፡ ሦስተኛይቱ ፡ እስከ ፡ አራተኛይቱ ፡ አሥራ ፡ ሦስት ፡ ሱባዔ ፡ ናቸው ። ትእዛዝ ፡ የተጻፈባቸው ፡ ቀኖች ፡ ሁሉ ፡ ቀን ፡ የሚቁጠርባቸው ፡ አምሳ ፡ ሁለት ፡ ሱባዔ ፡ ይሆናሉ ። ፍጹም ፡ የሆነ ፡ ዓመቱ ፡ ሁሉ ፡ እንዲህ ፡ ተቁጥሮ ፡ በሰማይ ፡ ጽላት ፡ ተጻፈ ። ከዓመት ፡ እስከ ፡ ዓመት ፡ አንድ ፡ ዓመት ፡ ሁለት ፡ ዓመት ፡ ሦስት ፡ ዓመት ፡ መተላለፍ ፡ የለውም ።

አንተም ፡ የእስራኤልን ፡ ልጆች ፡ በዓመቱ ፡ በዚህ ፡ ቀጥር ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ፡ አራት ፡ ቀንን ፡ ይጠብቁ ፡ ዘንድ ፡ እዘዛቸው ፡ የተቁጠረ ፡ ዓመትንም ፡ ይሁን ። ጊዜውንም ፡ ከቀኑ ፡ ከበ

ዓሉ ፡ አሳልፈው ፡ አጠፉት ። ሁሉ ፡ አንድ ፡ ምስክርነታቸው ፡ ይደርስባቸዋልና ፡ ቀኑን ፡ እያስቀሩ ፡ በዓሉንም ፡ አያጥፉ ።

፴፩፤ ቢተላለፉአቸው ፡ እንደ ፡ እርሱ ፡ ትእዛዝም ፡ በያደርጉአቸው ፡ የዚያን ፡ ጊዜ ፡ ሁሉም ፡ ጊዜዎቻቸውን ፡ ያጠፋሉ ።

፴፪፤ ዓመታትም ፡ ከዚህ ፡ ወደዚያ ፡ ይለዋወጣሉ ፡ ጊዜዎችም ፡ ይጠፋሉ ፡ ዓመታቱም ፡ ይለዋወጣሉ ፡ ሥርዓታቸውንም ፡ ያፈርሳሉ ፤ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ ግን ፡ ይዘነጋሉ ። የዓመቶችንም ፡ ቁጥር ፡ አያገኙም ፤ ጊዜውንና ፡ የወሩን ፡ መባቻ ፡ ሱባዔውንም ፡ የዘመኑን ፡ ሥርዓት ፡ ሁሉ ፡ ያፈርሳሉ ።

፴፫፤ እኔ ፡ አውቃለሁና ፡ እንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ እኔ ፡ እንግርገለሁ ፡ መጽሐፍ ፡ በፊቱ ፡ እንዲህ ፡ ተጽፎአልና ፤ ነገር ፡ ግን ፡ የምነግርህ ፡ ከልዩ ፡ አውጥቼ ፡ አይደለም ፤ በዓሉን ፡ እንዳይረሱ ፡ ከሳቱ ፡ በኋላ ፡ አእምሮአቸውንም ፡ ካጡ ፡ በኋላ ፡ የቀኑ ፡ ቁጥር ፡ በሰማይ ፡ ጽላት ፡ ተጻፈ ።

፴፬፤ እርስዎ ፡ ጊዜዎችን ፡ ትለውጣለችና ፤ ከዓመታቱም ፡ ለዓመት ፡ አሥር ፡ ቀን ፡ ትቀድማለችና ፤ በጨረቃ ፡ አንዳደል ፡ ጨረቃን ፡ የሚመለከቱ ፡ ይሆናሉ ።

፴፭፤ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ሥርዓትን ፡ ከለወጡ ፡ በኋላ ፡ ዓመታት ፡ ይመጡላቸዋል ፤ ምስክር ፡ የምትሆን ፡ ቀንንም ፡ የተናቀች ፡ ያደርጋሉ ። ንጹሐን ፡ ቀን ፡ ሁሉ ፡ ከረከሰው ፡ ቀን ፡ ጋር ፡ አንድ ፡ ያደርጋሉ ፤ ሱባዔዎችንና ፡ ወራቶችን ፡ ቁጥሩንና ፡ በዓሉንም ፡ ይስታሉና ፤ የረከሰውንም ፡ ቀን ፡ ከንጹሐን ፡ ቀን ፡ ጋር ፡ አንድ ፡ ያደርጋሉ ።

፴፮፤ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ እኔ ፡ አዝዝላለሁ ፤ ልጆችህ ፡ አንተ ፡ ከሞትህ ፡ በኋላ ፡ ሥርዓትን ፡ ይለውጣሉና ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ፡ አራቱን ፡ ቀን ፡ ብቻ ፡ ዓመትን ፡ እንዳያደርጉ ፡ ታሰማቸው ፡ ዘንድ ፡ አሰማሃለሁ ።

፴፯፤ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ሱባዔውንና ፡ የወሩን ፡ መባቻ ፡ በዓሉንና ፡ ጊዜውንም ፡ ይስታሉ ፤ ከሰው ፡ ሁሉ ፡ ጋር ፡ ብርንጾውን ፡ ሁሉ ፡ ይበላሉ ።

ምዕራፍ ፡ ፰ ።

፩፤ በዚህ ፡ ኢዮቤልዩ ፡ በሰባተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በመጀመሪያው ፡ ዓመት ፡ መርከብ ፡ ባረፈችበት ፡ ስሙ ፡ ሉባር ፡ በሚባል ፡ ከአራራት ፡ ተራሮች ፡ በአንዱ ፡ ተራራ ፡ ላይ ፡ ኖሳ ፡ ወይንን ፡ ተክለ ።

፪፤ በአራተኛው ፡ ዓመት ፡ በዚያ ፡ ዘመን ፡ በሰባተኛው ፡ ወር ፡ ፍሬውን ፡ ለቀመ ። ከእርሱ ፡ ጠጅ ፡ ጥሎ ፡ በዕቃ ፡ አኖረው ፡ እስከ ፡ አምስተኛው ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ መጀመሪያይቱ ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ጠበቀው ።

፫፤ በመጀመሪያው ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ ይህችን ፡ ቀን ፡ በደስታ ፡ በዓል ፡ አደረገ ፡ ለእግዚአብሔርም ፡ መሥዋዕትን ፡ ሠዋ ። የራሱን ፡ ኃጢአት ፡ ያስተሰርይ ፡ ዘንድ ፡ ከላሞች ፡ አንድ ፡ ወይረንን ፡ አንድ ፡ የበግ ፡ አውራን ፡ ዓመት ፡ የሆናቸው ፡

ሰባት ፡ በጎችን ፡ አንድ ፡ የፍየል ፡ ጠቦትንም ፡ ሠዋ ።

፬፤ ስለ ፡ ልጆቹም ፡ አስቀድሞ ፡ ጠቦትን ፡ ሠዋ ፤ ከደሙም ፡ በሠራው ፡ መሠዊያ ፡ ላይ ፡ ባለ ፡ በሥጋው ፡ ላይ ፡ አኖረ ። መሥዋዕት ፡ በሠዋ በት ፡ መሠዊያ ፡ ላይ ፡ ስቡን ፡ ሁሉ ፡ አጤሰ ። የበግ ፡ አውራንና ፡ ላሙን ፡ በጎቹንም ፡ ሠውቶ ፡ ሥጋቸውን ፡ ሁሉ ፡ በመሠዊያው ፡ ላይ ፡ አኖረ ። በዘይት ፡ የታሸ ፡ መሥዋዕታቸውን ፡ ሁሉ ፡ በላያቸው ፡ አኖረ ።

፭፤ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በመሠዊያው ፡ ላይ ፡ ባለ ፡ በእሳቱ ፡ ላይ ፡ ወይኑን ፡ ረጨ ። አስቀድሞ ፡ ፅጣኑን ፡ በመሠዊያው ፡ ላይ ፡ አኖረ ፤ እግዚአብሔር ፡ የሚወደውንም ፡ በጎ ፡ መሥዋዕት ፡ ሠዋ ። መሥዋዕቱም ፡ ወደ ፡ ፈጣሪ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዐረገ ፤ ከዚህ ፡ ወይን ፡ ጠጥቶ ፡ እርሱን ፡ ደስ ፡ አለው ። ልጆቹንም ፡ ደስ ፡ አላቸው ።

፮፤ በመሸ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ድንኳን ፡ ገብቶ ፡ ሰከሮ ፡ ተኛ ፤ በድንኳኑም ፡ ተኝቶ ፡ ፅርቃኑን ፡ ጣለ ። ካምም ፡ አባቱ ፡ ኖሳን ፡ ፅራቁቱን ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አይቶ ፡ ወጥቶ ፡ በውጪ ፡ ላሉ ፡ ለሁለቱ ፡ ወንድሞቹ ፡ ነገራቸው ።

፯፤ ሴም ፡ ልብሱን ፡ ይዘ ፡ ተነሣ ፤ ያፌትና ፡ እርሱም ፡ ልብሳቸውን ፡ ከጫንቃቸው ፡ አውርደው ፡ አለበሱት ፡ ፊታቸውንም ፡ ወደ ፡ ኋላ ፡ መልሰው ፡ የአባታቸውን ፡ ኃፍረት ፡ ሸፈኑ ።

፱፤ ኖሳ ፡ ከእንቅልፍ ፡ በተነሣ ፡ ጊዜ ፡ ታናሹ ፡ ልጁ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ያደረገበትን ፡ ሁሉ ፡ አወቀ ፡ ልጁንም ፡ ረገመው ፤ የተረገመ ፡ ከንዓን ፡ ለወንድሞቹ ፡ ተገዥ ፡ ባሪያን ፡ ይሁን ፡ አለ ።

፲፩፤ ሴምን ፡ መረቀው ፤ የሴም ፡ ፈጣሪ ፡ ይመስገን ፤ አለ ፡ ከንዓንም ፡ ባሪያው ፡ ይሁን ፤ እግዚአብሔርም ፡ የያፌትን ፡ አገር ፡ ያስፋለት ፡ አለ ፤ እግዚአብሔርም ፡ በሴም ፡ ድንኳን ፡ ይደር ፡ ከንዓንም ፡ ባሪያው ፡ ይሁን ፡ አለ ።

፲፪፤ ካምም ፡ ታናሹን ፡ ልጁን ፡ አባቱ ፡ እንደ ፡ ረገመው ፡ አወቀ ። ልጁን ፡ ረገሞታልና ፡ ለእርሱ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ሆነበት ፤ እርሱ ፡ ከአባቱ ፡ ተለየ ፤ ልጆቹም ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ነበሩ ። እነዚህም ፡ ሚስጥሮምና ፡ ኩሽ ፡ ከንዓንና ፡ ፉድ ፡ ናቸው ። ኖሳ ፡ አገርን ፡ አቀና ፡ የአገሪቱንም ፡ ስም ፡ በሚስቱ ፡ ስም ፡ አኤልታማክ ፡ ብሎ ፡ ጠራት ።

፲፫፤ ያፌትም ፡ አይቶ ፡ በወንድሙ ፡ ቀና ፤ እርሱም ፡ አገርን ፡ አቀና ፡ ስምዋንም ፡ በሚስቱ ፡ ስም ፡ አዶታኔሌስ ፡ ብሎ ፡ ጠራት ።

፲፬፤ ሴም ፡ ግን ፡ ከአባቱ ፡ ከኖሳ ፡ ጋር ፡ ተቀመጠ ፤ በአባቱም ፡ ቃል ፡ በተራራው ፡ ላይ ፡ አገርን ፡ አቀና ፡ እርሱም ፡ በሚስቱ ፡ በሴዴቄተልባብ ፡ ስም ፡ ስምዋን ፡ ጠራ ።

፲፭፤ እነዚህም ፡ ሦስቱ ፡ አገሮች ፡ እነሆ ፡ በሉባር ፡ ተራራ ፡ አቅራቢያ ፡ ናቸው ። ሴዴቄተልባብ ፡ በተራራው ፡ አንጻር ፡ በምሥራቅ ፡ ናት ፡ አኤልታማክም ፡ በሰሜን ፡ አንጻር ፡ ናት ፡ አዶታኔሌስም ፡ በምዕራብ ፡ ናት ።

፲፭፡ እነዚህ ፡ የሴም ፡ ልጆችም ፡ ኤላምና ፡ አቡር ፡ አርፋክስድ ፡ ናቸው ፡ እነዚህም ፡ ጥፋት ፡ ከተደረገበት ፡ ከአራተኛው ፡ ዓመት ፡ በኋላ ፡ የተወለዱ ፡ ናቸው ። የሉድ ፡ ልጅ ፡ አራምም ፡ ኢያሬትን ፡ ወለደ ። ኢያሬትም ፡ ማጎግንና ፡ ጎሚርን ፡ ወለደ ። ኢዮአያም ፡ ቶቤልንና ፡ ሞስክኖን ፡ ቱሬስን ፡ ወለደ ። የኖጎ ፡ ልጆች ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ።

፲፮፡ ኖጎም ፡ በሀያ ፡ ስምንተኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ የልጆቹን ፡ ልጆች ፡ አውነት ፡ ሥራን ፡ ይሠሩ ፡ ዘንድ ፡ የሰውነታቸውንም ፡ ኃፍረት ፡ ይሸፍኑ ፡ ዘንድ ፡ የፈጠራቸው ፡ እግዚአብሔርንም ፡ ያመሰግኑ ፡ ዘንድ ፡ እናትና ፡ አባታቸውን ፡ ያከብሩ ፡ ዘንድ ፡ አንዱም ፡ አንዱም ፡ ባልንጀራውን ፡ ይወድ ፡ ዘንድ ፡ ሰውነታቸውንም ፡ ከኃጢአትና ፡ ከገሙት ፡ ከበደል ፡ ይጠበቁ ፡ ዘንድ ፡ ያገዛቸው ፡ ጀመር ።

፲፯፡ ትጉሃኑ ፡ ከታዘዘላቸው ፡ ሕግ ፡ ወጥተው ፡ በሰው ፡ ልጆች ፡ ኋላ ፡ ስለደረጉት ፡ ገሙት ፡ በእነዚህ ፡ በሦስቱ ፡ ኃጢአቶች ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ጥፋት ፡ ተደርጎአልና ፡ ያገዛቸው ፡ ጀመር ።

፲፰፡ ከመረጡአቸው ፡ ሴቶች ፡ ሁሉ ፡ ሚስትን ፡ አገቡ ። አስቀድመው ፡ ኃጢአትን ፡ ሠሩ ። ኃይለኞች ፡ የሆኑ ፡ ልጆችንም ፡ ወለዱ ፡ ሁሉም ፡ በመልክ ፡ አይመሳሰሉም ።

፲፱፡ አንዱም ፡ አንዱም ፡ ባልንጀራውን ፡ ይበላው ፡ ነበር ። አርበኛው ፡ አርበኛውን ፡ ገደለው ፤ ናሬልም ፡ ኢልዮንን ፡ ገደለው ፤ ኢልዮንም ፡ የሰውን ፡ ልጅ ፡ ገደለው ። ሰውም ፡ ባልንጀራውን ፡ ገደለው ፤ ሁሉም ፡ በደልን ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ በደል ፡ ወደ ፡ ማድረግ ፡ ንጹሕ ፡ ደምንም ፡ ያፈስ ፡ ዘንድ ፡ ንጹሕ ፡ ደምን ፡ ወደ ፡ ማፍሰስ ፡ ተመለሰ ። ምድርም ፡ በደልን ፡ ሞላች ፤ እነዚህን ፡ ሁሉ ፡ ከበሉ ፡ በኋላ ፡ ወርቅንና ፡ አውሬዎችን ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ የሚኖረውንና ፡ የሚመለሰውን ፡ ሁሉ ፡ ይበሉ ፡ ጀመር ።

፳፡ ብዙ ፡ ደም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ፈሰሰ ፤ የሰው ፡ ልቡናው ፡ በዘመኑ ፡ ሁሉ ፡ ክፋ ፡ ነገርንና ፡ ከንቱን ፡ ያስብ ፡ ጀመር ።

፳፩፡ እግዚአብሔርም ፡ ስለ ክፋ ፡ ሥራቸው ፡ ከዚህ ፡ ዓለም ፡ ሁሉን ፡ አጠፋ ። በምድርም ፡ ስላፈሰሱት ፡ ደም ፡ ሁሉን ፡ አጠፋ ። ልጆቹ ፡ እናንተና ፡ እኔ ፡ ቀረን ፡ ከእኛም ፡ ጋር ፡ ወደ ፡ መርከብ ፡ የገባው ፡ ሁሉ ፡ ቀረ ።

፳፪፡ በጥፋት ፡ ሥራ ፡ ጸንታችሁ ፡ ትኖሩ ፡ ዘንድ ፡ ጀምራችኋልና ፡ እናንተ ፡ በእውነት ፡ ሥራ ፡ ጸንታችሁ ፡ የምትኖሩ ፡ አንዳልሆናችሁ ፡ እነሆ ፡ እኔ ፡ የቀደመ ፡ ሥራችሁን ፡ አየሁ ። አንዱም ፡ አንዱም ፡ ከባልንጀራችሁ ፡ ትለያላችሁ ፡ አንዱ ፡ ከአንዱ ፡ ጋር ፡ ትቀናናላችሁ ።

፳፫፡ ልጆቹ ፡ አንዱ ፡ ከአንዱ ፡ ጋር ፡ አንድነት ፡ እንዳትኖሩ ፡ እኔ ፡ አያለሁና ፡ ትለያላችሁ ፤ አጋንንትም ፡ በልጆቻችሁና ፡ በእናንተ ፡ እነሆ ፡ ማሳት ፡ ጀመሩ ።

አሁንም ፡ እኔ ፡ ከሞትሁ ፡ በኋላ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ የሰውን ፡ ደም ፡ ታፈሳላችሁ ፡ ብዬ ፡ እኔ ፡ ስለ እናንተ ፡ አፈራለሁ ። የሰውን ፡ ደም ፡ የሚያፈስስ ፡ ሁሉ ፡ ብርንዶንም ፡ የሚበላ ፡ ሁሉ ፡ ሁሉም ፡ ከዚህ ፡ ዓለም ፡ ይጠፋሉና ፡ ብርንዶን ፡ የሚበላ ፡ ደምንም ፡ የሚያፈስስ ፡ ሁሉ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ አይቀርምና ፡ እናንተም ፡ ከዚህ ፡ ዓለም ፡ ትጠፋላችሁ ።

፳፬፡ ወደ ፡ መቃብር ፡ ይወርዳሉና ፡ ቀርጥ ፡ ፍርድ ፡ ወዳለበት ፡ ወደ ፡ ስኦልም ፡ ይወርዳሉና ፤ በጸና ፡ ሞተ ፡ ነፍስም ፡ ተይዘው ፡ ጥልቅ ፡ ወደ ፡ ሆን ፡ ወደ ፡ ገሃንም ፡ ይወርዳሉና ፡ ከሰማይ ፡ በታች ፡ ልጅ ፡ የልጅ ፡ ልጅ ፡ ከሕይወት ፡ አይቀርለትም ። በደሙ ፡ ሁሉ ፡ በዘመናችሁ ፡ ያረጋችሁት ፡ ደም ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ የሚወረወር ፡ የከብትና ፡ የአውሬም ፡ ደም ፡ በእናንተ ፡ አይገኝ ።

፳፭፡ በምድር ፡ ላይ ፡ የሚፈሰውን ፡ ደም ፡ በመቅበር ፡ ስለ ፡ ሰውነታችሁ ፡ ምጽዋት ፡ መጽውቱ ፡ ብርንዶም ፡ ከሚበላ ፡ ሰው ፡ ጋር ፡ አንድ ፡ አትሁኑ ። ብርንዶ ፡ እንዳትበሉ ፡ በፊታችሁ ፡ ሕጋችሁን ፡ አጽኑ ። እኔ ፡ እንደዚህ ፡ ታዘገባለሁና ፡ ደሙን ፡ ቅበሩ ።

፳፮፡ በእናንተ ፡ አሰማባችኋለሁ ፡ በልጆቻችሁም ፡ ከሰው ፡ ሁሉ ፡ ጋር ፡ አሰማባቸዋለሁ ፤ በምድር ፡ ላይ ፡ ደምን ፡ ከሚያፈስ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ጋር ፡ በሰውነታችሁ ፡ ደማችሁን ፡ የሚመራመሩአችሁ ፡ እንዳይሆኑ ፡ ነፍስን ፡ ከሥጋ ፡ ጋር ፡ አትብሉአት ፤ ምድር ፡ በዘመኑ ፡ ሁሉ ፡ ደምን ፡ ባፈሰሰ ፡ ሰው ፡ ደም ፡ የምትነጻ ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ ምድር ፡ በላይዋ ፡ ከፈሰሰ ፡ ደም ፡ አትነጻምና ፡ ነፍስን ፡ ከሥጋ ፡ ጋር ፡ አትብሉአት ።

፳፯፡ አሁንም ፡ ልጆቼ ፡ ቃሌን ፡ ስሙኝ ፤ በዚህ ፡ ዓለም ፡ በእውነት ፡ ሥራ ፡ ጸንታችሁ ፡ ትኖሩ ፡ ዘንድ ፡ ከብራችሁም ፡ ከጥፋት ፡ በዳነኝ ፡ በፈጣሪዬ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ይገለጥ ፡ ዘንድ ፡ እውነተኛ ፡ ፍርድን ፡ ፍረዱ ።

፳፰፡ እናንተም ፡ ሄዳችሁ ፡ እነሆ ፡ አገሮችን ፡ ታቀናላችሁ ፡ በውስጣቸውም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ያለውን ፡ ተክል ፡ ሁሉ ፡ ትተክላላችሁ ። ተክሉም ፡ ሁሉ ፡ በሦስተኛው ፡ ዓመት ፡ የሚያፈራውን ፡ ፍሬ ፡ ሁሉ ፡ ለመብላት ፡ የማይለቀም ፡ ይሆናል ።

፳፱፡ በአራተኛው ፡ ዓመት ፡ ፍሬው ፡ ይለያል ፤ የፍሬውን ፡ መጀመሪያ ፡ የሚቀበለውን ፡ ምድርና ፡ ሰማይን ፡ በፈጠረ ፡ ከፍ ፡ ባለ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ይሠዋሉ ፡ ሁሉንም ፡ የዘይቱንና ፡ የወይኑን ፡ መጀመሪያ ፡ የአገመራውንም ፡ መጀመሪያ ፡ በሚቀበል ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ አስተክለው ፡ ይሠዋሉ ፤ የቀረውን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ማደሪያ ፡ በደብተራ ፡ አራት ፡ የሚያገለግሉ ፡ ከሆናት ፡ መሥዋዕቱን ፡ በሚቀበልበት ፡ በመሠዊያው ፡ ፊት ፡ ይብሉት ።

፳፺፡ ሄኖክ ፡ የአባታችሁን ፡ አባት ፡ ልጁን ፡ ማቱሳላን ፡ እንዲሁ ፡ አገዘታልና ፡ ማቱሳላም ፡ ልጁን ፡

፱፻፴፰

መ ጽ ሐ ፍ ፡ ኩ ፋ ሌ ፡ ጾ ፡ ፱ ፡

938

ላሚህን፡ አገዛታልና፡ ላሚህም፡ እኔን፡ ልጁን፡ አባቶቹ፡ ያዘዙትን፡ ሁሉ፡ አገዛኛልና፡ እናንተ፡ በእውነት፡ በሚገባ፡ ተክላችሁን፡ ሁሉ፡ ትተው፡ ዘንድ፡ በአምስተኛው፡ ዓመት፡ ፅረፍትን፡ አድርጉ፡ እናንተም፡ ትከብራላችሁ፡ ተክላችሁም፡ ሁሉ፡ የበጀ፡ ይሆናል።

፱፻፲፡ እኔም፡ ልጆቹ፡ ሆይ፡ ሄኖክ፡ ልጁን፡ እንዳዘዘው፡ አዛችኋለሁ፤ በመጀመሪያው፡ ኢየሱልዩ፡ በሕይወት፡ ሳለ፡ በሰባተኛው፡ ትውልድ፡ ማቱሳላ፡ እስከሚሞትባት፡ ቀን፡ ድረስ፡ ልጆቹን፡ የልጆቹንም፡ ልጆች፡ አስምቶ፡ አዘዘ።

፱፻፲፩፡ በሆያ፡ ዘጠኝኛው፡ ኢየሱልዩ፡ በመጀመሪያው፡ ሱባዔ፡ በመጀመሪያው፡ ዓመት፡ አርፋክስድ፡ ሚስት፡ አገባ፤ ስምዋም፡ ራሱን፡ ይባላል፤ ይህችውም፡ የኤላም፡ ልጅ፡ የሱስን፡ ልጅ፡ ናት። በሦስተኛው፡ ዓመት፡ በዚህ፡ ሱባዔ፡ ወንድ፡ ልጅን፡ ወለደችለት፤ ስሙንም፡ ቃይናም፡ አለው፤ ልጁም፡ አደገ፤ አባቱም፡ መጽሐፍን፡ አስተማረው።

፱፻፲፪፡ አምባን፡ የሚያዝዝበት፡ ቦታንም፡ ይፈልግ፡ ዘንድ፡ ሄዶ፡ የቀደሙ፡ ሰዎች፡ በድንጋይ፡ የቀረጹትን፡ መጽሐፍ፡ አገኘ። በእርስዋም፡ የተጻፈውን፡ አንብቦ፡ ተረጎማት። ጥንቆላን፡ ጨረቃንና፡ ፀሐይን፡ ከዋክብትንም፡ በሰማይ፡ ያለ፡ ምልክትን፡ ሁሉ፡ በሚመለከቱ፡ ገንዘብ፡ ትጉሃን፡ ያስተማሩትን፡ ትምህርትን፡ ሁሉ፡ በእርስዋ፡ እንዳለ፡ በእርስዋ፡ የተጻፈውን፡ ሁሉ፡ ዘነጋ።

፱፻፲፫፡ ጻፋት፡ የእርስዋንም፡ ነገር፡ አልተናገረም። ስለ፡ እርስዋ፡ በእርሱ፡ እንዳይቆጣ፡ የእርስዋን፡ ነገር፡ ለመናገር፡ ኖላን፡ ይፈራዋልና።

፱፻፲፬፡ በሠላሳው፡ ኢየሱልዩ፡ በሁለተኛው፡ ሱባዔ፡ በመጀመሪያው፡ ዓመት፡ ሚስትን፡ አገባ፤ ስምዋም፡ ሚልካ፡ ይባላል፤ ይህችውም፡ የያሬት፡ ልጅ፡ የአበዳይ፡ ልጅ፡ ናት።

፱፻፲፭፡ በአራተኛው፡ ዓመት፡ ወንድ፡ ልጅን፡ ወለደችለት፡— መልክትን፡ ተልኬአለሁ፡ ብሎአልና፡ ስሙንም፡ ሳላ፡ አለው፤ ሳላም፡ አደገ፡ ሚስትንም፡ አገባ፤ ስምዋም፡ ሙአክ፡ ይባላል፤ ይህችውም፡ የአባቱ፡ እናት፡ የኬሌድ፡ ልጅ፡ ናት።

፱፻፲፮፡ በሠላሳ፡ አንደኛው፡ ኢየሱልዩ፡ በአምስተኛው፡ ሱባዔ፡ በመጀመሪያው፡ ዓመት፡ ሚስትን፡ አገባ፤ በአምስተኛው፡ ዓመት፡ ልጅን፡ ወለደችለት፡ ስሙን፡ ኤቦር፡ አለው። እርሱም፡ ሚስትን፡ አገባ፤ ስምዋም፡ አዙራድ፡ ይባላል፤ ይህችውም፡ የአብርድ፡ ልጅ፡ ናት።

፱፻፲፯፡ በሠላሳ፡ ሁለተኛው፡ ኢየሱልዩ፡ በሰባተኛው፡ ሱባዔ፡ በሦስተኛው፡ ዘመን፡ በስድስተኛው፡ ዓመት፡ ወንድ፡ ልጅን፡ ወለደችለት፤ በተወለደበት፡ ዘመን፡ የኖላ፡ ልጆች፡ ምድርን፡ ሊካፈሉ፡ ጀምረዋልና፡ ስሙን፡ ፋሌክ፡ አለው፤ ስለዚህ፡ ነገር፡ ስሙ፡ ፋሌክ፡ ተባለ፤ እርስ፡ በእርሳቸው፡ አስተካክለው፡ ተካፈሉ፤ ለኖላም፡ ነገሩት።

ምዕራፍ ፡ ፱ ፡

በሠላሳ፡ ሦስተኛው፡ ኢየሱልዩ፡ በፊቱ፡ ልንዳህ፡ ሆነ፤ ለከምና፡ ለሴም፡ ለያሬት፡ ርስት፡ ልትሆናቸው፡ ከአንደኛው፡ ሱባዔ፡ በመጀመሪያው፡ ዓመት፡ ወደ፡ እነርሱ፡ ከተላክን፡ ከእኛ፡ አንዱ፡ ባለበት፡ ምድርን፡ ሦስት፡ አድርገው፡ ከፈሉአት፤ ልጆቹን፡ ጠራ፡ ልጆቻቸውና፡ እነርሱም፡ ቀረቡ፤ ሦስቱ፡ ልጆቹ፡ በያዙት፡ ፅጣ፡ ምድርን፡ ከፈሉ።

እጃቸውን፡ ዘርግተው፡ ከአባታቸው፡ ከኖላ፡ እጅ፡ መጽሐፉን፡ ተቀበሉ። ርስት፡ አድርጎ፡ የሚይዘው፡ የሴም፡ ፅጣ፡ ለልጆቹ፡ ለልጅ፡ ልጆቹም፡ ለዘላለሙ፡ በመጽሐፍ፡ የአገሩ፡ መካከል፡ ወጣ። አርበኞች፡ ካሉበት፡ ተራራ፡ መካከል፡ ከውኃውም፡ መውጫ፡ ጀምሮ፡ እስከ፡ ጤና፡ ወንዝ፡ ድረስ፡ ወጣ።

እድሉም፡ በዚህ፡ ወንዝ፡ መካከል፡ ወዳለ፡ ወደ፡ ምዕራብ፡ ይደርሳል፤ ይህ፡ ፈሳሽ፡ ከእርስዋ፡ እስከሚወጣበት፡ እስከ፡ ጥልቁ፡ ውኃ፡ እስከቀርብ፡ ድረስ፡ ወደዚያ፡ ይሄዳል። ውኃውም፡ ወደ፡ ሜኦት፡ ባሕር፡ ይፈሳል፤ ይህም፡ ፈሳሽ፡ እስከ፡ ታላቁ፡ ባሕር፡ ድረስ፡ ይሄዳል፤ በግራ፡ በኩል፡ ያለው፡ አገር፡ ሁሉ፡ ለያሬት፡ ደረሰ፤ በሰሜን፡ በኩል፡ ያለውም፡ አገር፡ ሁሉ፡ ለሴም፡ ደረሰ።

ወደ፡ ከራሶ፡ እስከቀርብ፡ ድረስ፡ ይሄዳል። ይኸውም፡ ወደ፡ ሰሜን፡ የሚደርስ፡ ሕፃን፡ ልሳን፡ ነው። ፅጣውም፡ ወደ፡ ታላቁ፡ ባሕር፡ ይደርሳል። ይህች፡ ባሕር፡ ልሳን፡ ባሕረ፡ ግብጽ፡ ትባላለችና፡ ወደ፡ ሰሜን፡ ወደምታሳይ፡ ወደ፡ ልሳን፡ መግቢያ፡ እስከቀርብ፡ ድረስ፡ አቅንቶ፡ ይሄዳል።

ከዚያም፡ ወደ፡ ሰሜን፡ ትዘነበላለች፤ ወደ፡ ታላቁ፡ ባሕር፡ መግቢያ፡ ወደ፡ ውኃውም፡ ዳርቻ፡ ትደርሳለች፤ ወደ፡ አፈራም፡ ግራ፡ ትደርሳለች፤ ግዮን፡ ወደሚባል፡ ፈሳሽ፡ ውኃ፡ እስክትቀርብ፡ ድረስ፡ ትደርሳለች፤ ወደ፡ ግዮንም፡ ውኃ፡ ቀርባ፡ ወደዚህም፡ ፈሳሽ፡ ዳርቻ፡ ትደርሳለች።

ወደ፡ ገነት፡ ወደ፡ ሰሜንም፡ ቀኝ፡ እስክትቀርብ፡ ድረስ፡ ወደ፡ ምሥራቅ፡ ትሄዳለች፡ ከኤዶም፡ ምድር፡ ሁሉ፡ ምሥራቅ፡ ከአገሩም፡ ሁሉ፡ ምሥራቅ፡ ወደ፡ ምሥራቅ፡ ይመለሳል። ስሙ፡ ራፋ፡ ወደሚባል፡ ተራራ፡ ምሥራቅ፡ እስከቀርብ፡ ድረስ፡ ይመጣል፡ ወደ፡ ጤና፡ ፈሳሽ፡ መውጫ፡ ዳርም፡ ይወርዳል።

ይህችም፡ እድል፡ ለዘላለም፡ ሊይዙአት፡ በፅጣው፡ ለሴም፡ ለልጆቹ፡ ለልጅ፡ ለልጆቹም፡ እስከ፡ ዘላለም፡ ድረስ፡ ወጣች። ይህ፡ እድል፡ የልጆቹና፡ የሴም፡ ፅጣ፡ ነውና፡ ኖላም፡ ደስ፡ አለው።

የሴም፡ ፈጣሪ፡ እግዚአብሔር፡ ይመስገን፤ እግዚአብሔርም፡ በሴም፡ ማደሪያ፡ በረድኤት፡

ይደርገው፤ ብሉአልና፤ በአፉ፤ በትንቢት፤ የተናገረውን፤ ነገር፤ ሁሉ፤ አሰበ ። ገነትም፤ ከከበሩ፤ የከበረች፤ የእግዚአብሔርም፤ ጣደሪያ፤ እንደ፤ ሆነች፤ አውቆአልና፤ ይመስገን፤ አለ፤ ደብረ፤ ሰና፤ በምድረ፤ በዳ፤ መካከል፤ ናት፤ ደብረ፤ ጽዮንም፤ በምድር፤ መካከል፤ ናት፤ እነዚህ፤ ሦስቱ፤ ሁሉ፤ አንዱ፤ በአንዱ፤ አንጻር፤ ለምስጋና፤ ተፈጠሩ ።

፱፻፲ በአፉ፤ ትንቢት፤ እንዲናገር፤ ያደረገውን፤ የመላእክት፤ ፈጣሪ፤ እግዚአብሔርን፤ እስከ፤ ዘላለም፤ ድረስ፤ አመሰግነው፤ የምርቃትና፤ የበረከት፤ እድል፤ ለሴም፤ እንደ፤ ደረሰው፤ ለልጆቹ፤ ለልጅ፤ ልጆቹም፤ እስከ፤ ዘላለም፤ ድረስ፤ እንዳደረሰቸው፤ አወቀ ።

፲፩፻፲ የኤርትራ፤ ባሕር፤ አገርና፤ ኤዶም፤ ሁሉ፤ ሀንደኬና፤ ቀራንዮም፤ ሁሉ፤ እንደ፤ ደረሱት፤ አወቀ ። ኤርትራ፤ አውራጃውም፤ የደጋውና፤ የባሳንም፤ አገር፤ ሁሉ፤ የሳኔር፤ አገር፤ ሁሉና፤ የካፍቱር፤ ደሴቶች፤ ሁሉ፤ በግራ፤ ያለ፤ የአሱር፤ ተራራና፤ አማና፤ የአሱርና፤ የኤላም፤ አገር፤ ሁሉ፤ ስሳና፤ ባቢልም፤ የአሱር፤ አገር፤ ሁሉና፤ መአዳዶም፤ በግራ፤ የአሱር፤ ተራራ፤ አውራጃና፤ የባሕር፤ ጣዶ፤ እነዚህ፤ ሁሉ፤ የሴም፤ ፅጣዎች፤ ናቸው ። ይህችም፤ አዲሳሌም፤ የተባረከች፤ ሰፊ፤ አገር፤ ናት ። በውስጥም፤ ያለ፤ ሁሉ፤ እጅግ፤ ያማረ፤ ነው ።

፲፩፻፲፩ የካም፤ ፅጣና፤ ዳግመኛ፤ ወደ፤ ግዮን፤ ጣዶ፤ በገነት፤ ቀኝ፤ ወዳለ፤ ወደ፤ ሰሜን፤ ወጣ ። ወደ፤ ሰሜንም፤ ይደርሳል ። ዋዕይ፤ ወደ፤ ጸና በት፤ ተራራ፤ ሁሉ፤ ይደርሳል ። በአጤል፤ አንጻር፤ ወዳለ፤ ወደ፤ ምዕራብ፤ ይደርሳል ። ወደ፤ ማዕከክ፤ ባሕር፤ እስኪቀርብ፤ ድረስ፤ ደርሶ፤ ወደ፤ ፀሐይ፤ መግቢያ፤ ይደርሳል ። ይህችውም፤ የሚጠፋው፤ ሁሉ፤ ወደ፤ አርስቆ፤ የሚወርድበት፤ አገር፤ ናት ። ወደ፤ ግራ፤ ወደ፤ ጋዴት፤ ዳርቻ፤ ይወጣል ። ወደ፤ ግዮን፤ ፈሳሽ፤ እስኪቀርብ፤ ድረስ፤ ወደ፤ ባሕር፤ ዳርቻ፤ ወደ፤ ታላቁ፤ ባሕር፤ ፈሳሽ፤ ይመጣል ።

፲፩፻፲፪ ፈሳሽ፤ ግዮንም፤ በገነት፤ ቀኝ፤ እስኪቀርብ፤ ድረስ፤ ይሄዳል ። ለዘላለሙ፤ የሚይዘት፤ ለካም፤ ለልጆቹም፤ ለወገናቸውም፤ እስከ፤ ዘላለም፤ ድረስ፤ በዕጣ፤ የወጣች፤ ይህች፤ አገር፤ ናት ። ለያሬትም፤ ሦስተኛ፤ ፅጣ፤ ወጣ ። ጤና፤ ወደሚባል፤ ወንዝ፤ ጣዶ፤ ወደ፤ ፈሳሾች፤ መውጫ፤ ግራ፤ ወጣ ። ወደ፤ ግራው፤ ምሥራቅ ። ወደ፤ ጎጣ፤ አውራጃም፤ ሁሉ፤ ወደ፤ ምሥራቃቸውም፤ ሁሉ፤ ይደርሳል ። ከግራውም፤ ወደ፤ ግራው፤ ይደርሳል ። ወደ፤ ቁልጥ፤ ተራራ፤ ወደ፤ ማኪት፤ ባሕርና፤ ወደ፤ ግራውም፤ ይደርሳል ። ወደ፤ ባሕር፤ መውጫ፤ ዳርቻ፤ ድረስ፤ ወደ፤ ጋዴት፤ ምሥራቅም፤ ይመጣል ። ወደ፤ ፋራ፤ መግቢያ፤ እስኪቀርብ፤ ድረስ፤ ይሄዳል ። ወደ፤ ምሥራቅ፤ ወደ፤ ማኪታ፤ ባሕር፤ ወደሚሄድ፤ ወደ፤ አፋራግ፤ ይመለሳል ። ወደ፤

ውኃው፤ ዳርቻ፤ ወደ፤ ራፋ፤ ተራራ፤ እስኪቀርብ፤ ድረስ፤ ወደ፤ ወዕዳ፤ ፈለግ፤ ወደ፤ ምሥራቅ፤ ግራ፤ ይሄዳል ። ግራውንም፤ ይዘረዋል ።

፲፩፻፲፩

ለዘላለሙ፤ በርስትነት፤ ፅጣ፤ የሚይዘት ። ለያሬት፤ ለልጆቹም፤ የወጣለት፤ ምድር፤ ይህች፤ ናት ። ሰፊ፤ የሚሆኑ፤ አውራጃዎቹ፤ አምስት፤ ናቸው ። በግራ፤ በኩል፤ ያለች፤ አገርም፤ ሰፊ፤ ናት ። ነገር፤ ግን፤ የያሬት፤ አገር፤ ቀዝቃዛ፤ ናት ። የካምም፤ አገር፤ በረሀ፤ ናት ። ከዋዕይና፤ ከውርጭ፤ ጋር፤ የተቀላቀለች፤ ናትና፤ የሴም፤ አገር፤ ግን፤ ቆላም፤ ደጋም፤ አይደለችም ።

፲፩፻፲፪

ካም፤ በልጆቹ፤ መካከል፤ አካፈለ ። መጀመሪያ፤ ፅጣ፤ ለኩሳ፤ ወደ፤ ምሥራቅ፤ ወጣ ። ምዕራቡ፤ ለምጽራይም፤ ወጣ ። ምዕራቡም፤ ለፉጥ፤ ወጣ ። ምዕራቡም፤ ለከነዓን፤ ወጣ ። የባሕርም፤ መግቢያ፤ አንጻር፤ የከነዓን፤ ፅጣ፤ ነው ።

፲፩፻፲፫

ሴምም፤ በልጆቹ፤ መካከል፤ አካፈለ ። መጀመሪያ፤ ፅጣ፤ ለኤላምና፤ ለልጆቹ፤ ወጣ ። ወደ፤ ምሥራቅ፤ እስኪቀርብ፤ ድረስ፤ የፈሳሹ፤ የጤግሮስ፤ ምሥራቅ፤ የሀንደኬ፤ አገር፤ ሁሉ፤ ከኤርትራ፤ ጋር፤ በእጁ፤ ነው ። የዳዳን፤ ውኃ፤ የሞብሪ፤ አውራጃ፤ ሁሉ፤ የሱሳ፤ አገር፤ ሁሉና፤ ኤላም፤ እስከ፤ ጤና፤ ፈሳሽና፤ እስከ፤ ኤርትራ፤ ባሕር፤ ድረስ፤ ዘበውአደ፤ ፈርናከም፤ ሁሉ፤ በእጁ፤ ነው ።

፲፩፻፲፬

ለአሶርም፤ ሁለተኛ፤ ፅጣ፤ ወጣ ። ነዌና፤ የአሱር፤ አገር፤ ሁሉ፤ ሳድና፤ ሰናዖርም፤ እስከ፤ ሀንደኬ፤ አቅራቢያ፤ ድረስ፤ ለአርሱ፤ ሆኑ ። ወደ፤ ወድፋ፤ ፈሳሽም፤ ይደርሳል ።

፲፩፻፲፭

ለአርፋክስድም፤ ሦስተኛ፤ ፅጣ፤ ወጣ ። የከላውዴዎን፤ አውራጃ፤ አገር፤ ሁሉ፤ ለኤርትራ፤ ባሕር፤ የቀረበ ። የኤፍራጤስ፤ ምሥራቅም፤ ወደ፤ ግብጽ፤ እስከምታሳይ፤ እስከ፤ ልሳነ፤ ባሕር፤ አቅራቢያ፤ ድረስ፤ የምድረ፤ በዳው፤ ውኃ፤ ሁሉ፤ የሳኔርና፤ የደጋው፤ አገር፤ አማናም፤ እስከ፤ ኤፍራጤስ፤ ድረስ፤ ይህ፤ ሁሉ፤ የአርሱ፤ ፅጣ፤ ነው ።

፲፩፻፲፮

ለአራምም፤ አራተኛ፤ ፅጣ፤ ወጣ ። በኤፍራጤስና፤ በጤግሮስ፤ መካከል፤ የመስጴጦምያ፤ አገር፤ ሁሉ፤ በከላውዴዎን፤ ግራ፤ ወዳለ፤ እስከ፤ አሱር፤ አቅራቢያ፤ ድረስ፤ የአራራትም፤ አገር፤ ሁሉ፤ የአራም፤ ፅጣ፤ ሆነ ።

፳፻፲

ለሉድም፤ አምስተኛ፤ ፅጣ፤ ወጣ ። የአሱር፤ ተራራ፤ ሁሉ፤ ወደ፤ ታላቁ፤ ባሕር፤ እስኪቀርብ፤ ድረስ፤ የአርሱ፤ ፅጣ፤ ነው ። ወደ፤ ወንድሙ፤ ወደ፤ አሶር፤ ፅጣ፤ ወደ፤ ምሥራቁም፤ ይደርሳል ።

፳፻፲፩

ያሬትም፤ ምድረ፤ ርስትን፤ በልጆቹ፤ መካከል፤ ከፈለ ። መጀመሪያ፤ ፅጣ፤ ከግራው፤ አንጻር፤ ጀምሮ፤ እስከ፤ ጤና፤ ፈሳሽ፤ ድረስ፤ ምሥራቅ፤ ለሴሚር፤ ወጣ ። በግራ፤ በኩል፤ የግራው፤ ዙሪያ፤ ሁሉ፤ ለሚክት፤ ባሕር፤ እስኪቀርብ፤ ድረስ፤ ለማጎጣ፤ ወጣ ።

፳፻፲፪

ከምዕራብ፤ ጀምሮ፤ እስከ፤ ደሴቶች፤ ድረስ፤

እስከ ፡ ደሴቶቹም ፡ ዳርቻ ፡ ድረስ ፡ ለሁሉቱ ፡ ወንድሞቹ ፡ ሁሉ ፡ ይይዝ ፡ ዘንድ ፡ ለማዳይም ፡ ደረሰ ።

፳፫፤ ለኢዮአያንም ፡ አራተኛ ፡ ፅጣ ፡ ወጣ ፤ ደሴቱ ፡ ሁሉ ፡ በሉድም ፡ አንጸር ፡ ያሉ ፡ ደሴቶችም ፡ የእርሱ ፡ ፅጣዎች ፡ ናቸው ።

፳፬፤ ለቶቤልም ፡ እስከ ፡ ሁለተኛ ይቱ ፡ ልሳን ፡ ድረስ ፡ ወደ ፡ ሉድ ፡ ፅጣ ፡ በምትቀርብ ፡ በልሳን ፡ መካከል ፡ አምስተኛ ፡ ፅጣ ፡ ወጣ ። የሁለተኛ ይቱም ፡ ልሳን ፡ አውራጃ ፡ እስከ ፡ ሦስተኛ ይቱ ፡ ልሳን ፡ ድረስ ፡ ነው ።

፳፭፤ ለሞሳም ፡ ስድስተኛ ፡ ፅጣ ፡ ወጣ ። እስከ ፡ ጋዲር ፡ ምሥራቅ ፡ እስኪቀርብ ፡ ድረስ ፡ የሦስተኛ ይቱም ፡ ልሳን ፡ አውራጃ ፡ ሁሉ ፡ የእርሱ ፡ ፅጣ ፡ ነው ።

፳፮፤ ለቲራስም ፡ ሰባተኛ ፡ ፅጣ ፡ ወጣ ። በባሕር ፡ መካከል ፡ ያሉ ፡ ለካም ፡ ፅጣ ፡ የሚቀርቡ ፡ ታላላቅ ፡ የሚሆኑ ፡ አራቱ ፡ ደሴቶች ፡ የክማቱሪ ፡ ደሴቶችም ፡ በርስትነት ፡ ፅጣ ፡ ለአርፋክስድ ፡ ልጆች ፡ ወጣ ፡ የኖሩም ፡ ልጆች ፡ ለልጆቻቸው ፡ በአባታቸው ፡ በኖሩ ፡ ሬት ፡ እንዲህ ፡ አድርገው ፡ ከፈሉ ። በዕቅድ ፡ ያልወጣለትን ፡ እድል ፡ ይይዝ ፡ ዘንድ ፡ የወደደውን ፡ አንዱንም ፡ አንዱንም ፡ አምሎ ፡ ረገመ ።

፳፯፤ ሁሉም ፡ በራሳቸው ፡ በልጆቻቸውም ፡ ይደረግ ፡ ይደረግ ፡ አሉ ። የሚያጸይፍ ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ ስለ ፡ ክፉ ፡ ኃጢአታቸው ፡ ሁሉ ፤ ምድርን ፡ የሚያጸይፍ ፡ ሥራንና ፡ በደልን ፡ ኃጢአትንና ፡ ዝሙትንም ፡ ስለ ፡ ሞሉአት ፡ ፈጣሪ ፡ እግዚአብሔር ፡ በአሳትና ፡ በሰይፍ ፡ በሚፈረድባቸው ፡ ገንዘብ ፡ ቀርጥ ፡ ፍርድ ፡ እስኪደረግባት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ በየወገናቸው ፡ ይደረግ ፡ ይደረግ ፡ አሉ ።

ምዕራፍ ፡ ፲ ።

፩፤ በዚህ ፡ ኢዮብልዩ ፡ በሦስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ የረከሱ ፡ አጋንንት ፡ የኖሩን ፡ የልጅ ፡ ልጆች ፡ ያስቱአቸው ፡ ጀመሩ ፤ አእምሮአቸውን ፡ እያሳጡ ፡ ያጠፉአቸው ፡ ጀመሩ ።

፪፤ የኖሩም ፡ ልጆች ፡ ወደ ፡ አባታቸው ፡ ወደ ፡ ኖሩ ፡ መጥተው ፡ የሚያስቱና ፡ የሚያደነቁሩ ፡ የልጅ ፡ ልጆቻቸውንም ፡ የሚገድሉ ፡ የአጋንንትን ፡ ነገር ፡ ነገሩት ።

፫፤ ኖሩም ፡ ወደ ፡ ፈጣሪው ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለመነ ፡— ይቅርታህን ፡ አድርገህ ፡ ያዳንኸኝ ፤ ልጆቼንም ፡ ከጥፋት ፡ ውኃ ፡ ያዳንኸኝው ፤ የጥፋትን ፡ ልጅ ፡ እንዳጠፋኸው ፡ እንደጠፋም ፡ ያላደረግኸኝ ፤ በእኔ ፡ ላይ ፡ ያለ ፡ ይቅርታህ ፡ ብዙ ፡ ነውና ፡ ቸርነትህም ፡ በሰውነቴ ፡ ተገልጧለችና ፤ በሥጋ ፡ ሁሉ ፡ ያሉ ፡ የነፍሳት ፡ ፈጣሪ ፡ ይቅርታህ ፡ በልጆቼ ፡ ላይ ፡ ይገለጥ ፡ የክፉ ፡ አጋንንትም ፡ ከዚህ ፡ ዓለም ፡ እንዳያጠፋአቸው ፡ በላያቸው ፡ አይሠልጥኑ ፡ አለ ።

፬፤ አንተም ፡ እኔን ፡ አክብረኝ ። የብዙ ፡ ብዙ ፡ እንሆን ፡ ዘንድ ፡ ምድርንም ፡ እንሞላት ፡ ዘንድ ፡

ልጆቼንም ፡ አብዛቸው ። አንተም ፡ የእነዚህ ፡ ፍጥረቶች ፡ አባቶቻቸው ፡ ትጉሃኖች ፡ ያደረጉትን ፡ ታውቃለህ ። በሕይወት ፡ ያሉትን ፡ እነዚህን ፡ ረቂቃን ፡ አጋንንት ፡ ይህ ፡ መቻያ ፡ በሚደረግበት ፡ በገሃንም ፡ አግዛቸው ፡ እነርሱ ፡ ክፉዎች ፡ ናቸውና ፡ ለማጥፋትም ፡ ተፈጥረዋልና ፡ ፈጣሪዬ ፡ የእኔን ፡ የባሪያህን ፡ ልጆች ፡ እያጥፋ ፤ በሕይወት ፡ በሚኖሩ ፡ ሰዎች ፡ ነፍስም ፡ አይሠልጥኑ ፤ አንተ ፡ ብቻ ፡ መቻያቸውን ፡ ታውቃለህና ፡ ከዛሬ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ዘላለም ፡ ድረስ ፡ በጻድቃን ፡ ልጆች ፡ ላይ ፡ አይሠልጥኑ ፡ አለ ። ፈጣሪያችንም ፡ ሁሉን ፡ አስረን ፡ እናግዝ ። ፩፤ ዘንድ ፡ አዘዘን ። የአጋንንት ፡ አለቃ ፡ ሰይጣን ፡ መጥቶ ፡— አቤቱ ፡ ፈጣሪዬ ፡ ከእነርሱ ፡ አጋንንትን ፡ ከጥፋት ፡ አስቀርልኝ ፡ ቃሉን ፡ ይስሙ ፤ ከእነርሱ ፡ ካልቀሩልኝ ፡ በሰው ፡ ልጆች ፡ የፈቃድን ፡ ሥልጣን ፡ ማድረግ ፡ አልቻልንምና ። እኔ ፡ የማዛቸውንም ፡ ሁሉ ፡ ያድርጉ ። የሰው ፡ ልጆች ፡ ኃጢአታቸው ፡ ብዙ ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ ከመቻያዬ ፡ አስቀድሞ ፡ እነርሱ ፡ ለማጥፋትና ፡ ለማሳት ፡ ተፈጠሩ ።

በፊቱ ፡ አሥረኛው ፡ ነገድ ፡ ይቅሩ ፤ ዘጠኝኛው ፡ ነገድ ፡ ግን ፡ መቻያ ፡ ወዳለበት ፡ ወደ ፡ ገሃንም ፡ ያውርዱአቸው ፡ አለ ። በቀና ፡ ሥራ ፡ ጸንተው ፡ የሚኖሩ ፡ እንዳይደሉ ፡ በአውነት ፡ ሥራም ፡ የሚጣሉ ፡ እንዳይደሉ ፡ ያውቃልና ፡ ለኖሩ ፡ ፈውስ ፡ የሚደረግባቸውን ፡ ሁሉ ፡ እናስተምረው ፡ ዘንድ ፡ ከእኛ ፡ አንዱን ፡ አዘዘው ።

እኛም ፡ እንደ ፡ ቃሉ ፡ አደረግን ፤ ፈጽመው ፡ የክፉ ፡ አጋንንትን ፡ መቻያ ፡ በለበት ፡ በገሃንም ፡ አስረን ፡ አጋዘን ። አሥረኛውን ፡ ነገድ ፡ ግን ፡ በሰይጣን ፡ ትእዛዝ ፡ በምድር ፡ መቻያ ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ አስቀረን ። በምድር ፡ እንጨቶችም ፡ ያድን ፡ ዘንድ ፡ አጋንንት ፡ ከሚያመጡት ፡ ደዌ ፡ የሚድንበትን ፡ ሁሉ ፡ ከሚያስቱበት ፡ ጋር ፡ ለኖሩ ፡ ነገረው ።

ኖሩም ፡ ፈውስ ፡ በሚደረግበት ፡ ወገን ፡ ሁሉ ፡ በመጽሐፍ ፡ እንዳስተማርነው ፡ ሁሉን ፡ ጻፈ ። የኖሩን ፡ ልጆች ፡ እየተከተሉ ፡ የሚያስቱ ፡ ክፉዎች ፡ አጋንንትም ፡ ተጋዙ ።

ከልጆቹ ፡ ሁሉ ፡ ይልቅ ፡ ፈጽሞ ፡ እርሱን ፡ ይወደው ፡ ነበርና ፡ የጻፋቸውን ፡ መጻሕፍት ፡ ሁሉ ፡ ለታላቅ ፡ ልጅ ፡ ለሴም ፡ ሰጠው ። ኖሩም ፡ እንደ ፡ አባቶቹ ፡ ሞተ ፤ አራራት ፡ በሚባል ፡ አገር ፡ በሉባር ፡ ተቀበረ ፤ በሕይወት ፡ ዘጠኝ ፡ መቶ ፡ አምሳ ፡ ዓመት ፡ ጨረሰ ። ይህም ፡ አሥራ ፡ ዘጠኝ ፡ ኢዮብልዩ ፡ ሁለት ፡ ሱባዔና ፡ አምስት ፡ ዓመት ፡ ነው ። በአውነተኛ ፡ ሥራውና ፡ በአውነት ፡ ፍጹም ፡ ስለሚሆንበት ፡ ሥራው ፡ ከሄኖክ ፡ በቀር ፡ ከሰው ፡ ልጆች ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ዘመንን ፡ ያበዛ ፡ የለም ። ቀርጥ ፡ ፍርድ ፡ በሚደረግበት ፡ ቀን ፡ ለልጅ ፡ ልጅ ፡ ሥራውን ፡ ሁሉ ፡ ያስተምር ፡ ዘንድ ፡ ይህ ፡ ዓለም ፡ ጸንቶ ፡ ባሚኖርበት ፡ ዘመን ፡ ምስክር ፡ ሊሆን ፡ የሂኖክ ፡

ፍጥረቱ ፡ ደግ ፡ ነውና ።
 ፲፫፤ በሠላሳ ፡ ሦስተኛው ፡ አ.ዮ.ቤልዩ ፡ ከሁለተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በመጀመሪያው ፡ ዓመት ፡ ፋሌክ ፡ ስምዎ ፡ ሎምና ፡ የሚባል ፡ ሚስትን ፡ አገባ ፡ ይህችውም ፡ የሲናዖር ፡ ልጅ ፡ ናት ። በዚህ ፡ ሱባዔ ፡ በአ ፡ ራተኛው ፡ ዓመት ፡ ወንድ ፡ ልጅን ፡ ወለደች ለት ። ወደ ፡ ምሥራቅ ፡ ወደ ፡ ሰናዖር ፡ አገር ፡ ስለ ፡ ተሰደዱ ፡ በሰናዖር ፡ አገር ፡ ግምብንና ፡ አምብን ፡ ይሠሩ ፡ ዘንድ ፡ የሰው ፡ ልጆች ፡ በጽኑ ፡ ምክር ፡ እነሆ ፡ ክፉዎችን ፡ ሆኑ ፡ ብሎአልና ፡ ስሙን ፡ ራግው ፡ አለው ። ወደ ፡ ሰማይ ፡ እን ፡ ወጣበታለን ፡ ሲሉ ፡ በዘመኑ ፡ ግምብና ፡ አም ፡ ባን ፡ እንሥራ ፡ ብለው ፡ አስበዋልና ፡ ይሠሩ ፡ ጀመር ።

፲፬፤ በአራተኛው ፡ ሱባዔ ፡ ጡቡን ፡ ሠርተው ፡ በእ ፡ ሳት ፡ ተከሱ ። ጡቡም ፡ እንደ ፡ ድንጋይ ፡ ሆነላቸው ፤ የሚመርጉበት ፡ ጭቃውም ፡ ከባ ፡ ሕር ፡ በሰናዖር ፡ አገርም ፡ ከውኃዎች ፡ ምንጭ ፡ የሚወጣ ፡ የባሕር ፡ አረፋን ፡ ሆነላቸው ።

፲፭፤ በአርባ ፡ ሦስት ፡ ዓመት ፡ ሠሩት ። ፍጹም ፡ ጡብ ፡ አድርገው ፡ ሲሠሩት ፡ ኖሩ ። ወርዳ ፡ ሦስት ፡ ክንድ ፡ ቁመቱ ፡ አሥር ፡ ክንድ ፤ አንድ ፡ ወገን ፡ የሚሆን ፡ አቁልቋዩ ፡ ሦስት ፡ ክንድ ፡ ነው ። ቁመቱ ፡ አምስት ፡ ሺህ ፡ ከአ ፡ ራት ፡ መቶ ፡ ከሠላሳ ፡ ሦስት ፡ ክንድ ፡ ከሁለት ፡ ስንዝር ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ወጣ ። አቁልቋዩ ፡ አሥራ ፡ ሦስት ፡ ምዕራፍ ፡ ነው ።

፲፮፤ ፈጣሪያችን ፡ እግዚአብሔር ፡ እኛን ፡ እንዲህ ፡ አለን ፡— አንድ ፡ ቋንቋ ፡ የሆነ ፡ ወገን ፡ ግምብ ፡ ይሠሩ ፡ ጀመር ፤ ኑ ፡ አሁን ፡ ከአነርሱ ፡ ፈጽ ፡ መን ፡ እንዳናጠፋ ፡ አንዱም ፡ የአንዱን ፡ ቋንቋ ፡ እንዳይሰማ ፡ ኑ ፡ ወርደን ፡ በቋንቋ ፡ እንለያ ፡ ቸው ፤ በአሕዛብም ፡ አገር ፡ ይበተኑ ፤ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ቍርጥ ፡ ፍርድ ፡ እስከሚደረግበት ፡ ቀን ፡ አንዲት ፡ ምክር ፡ ጸንታ ፡ በላያቸው ፡ አትኑር ፡ አለን ።

፲፱፤ እግዚአብሔር ፡ ወርዶ ፡ የሰው ፡ ልጆች ፡ የሠሩ ፡ ትን ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ለወጠ ፤ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ አንዱ ፡ የአንዱን ፡ ነገር ፡ አልሰማም ። ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ግምብንና ፡ መንደርን ፡ መሥራት ፡ ተወ ።

፳፫፤ በዚያ ፡ ፈጣሪ ፡ የሰውን ፡ ልጆች ፡ ቋንቋ ፡ ለው ፡ ጠአልና ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ የሰናዖር ፡ አገር ፡ ሁሉ ፡ የተበተኑት ፡ አገር ፡ ተባለች ፤ ከዚያም ፡ በየ ፡ አገሩ ፡ ቋንቋቸው ፡ በየወገናቸው ፡ ተበተኑ ።

፳፯፤ እግዚአብሔርም ፡ ታላቅ ፡ ነፋስን ፡ አምጥቶ ፡ ግምባቸውን ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ገለበጠ ፤ እነሆ ፡ እርሱም ፡ በሰናዖር ፡ አገር ፡ በባቢሎንና ፡ በእ ፡ ሦር ፡ አገር ፡ መካከል ፡ ነው ። ስምዎንም ፡ ድቀት ፡ አላት ። በአራተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በመጀመሪያው ፡ ዓመት ፡ በሠላሳ ፡ አራተኛው ፡ አ.ዮ.ቤልዩ ፡ በእ ፡ ርሱ ፡ ትእዛዝ ፡ ከሰናዖር ፡ አገር ፡ ተበተኑ ።

፳፰፤ ከምና ፡ ልጆቹ ፡ ለአርሱ ፡ ወደ ፡ ተዘጋጀች ፡ በደቡብ ፡ አገር ፡ በዕጣ ፡ ወዳገኛት ፡ አገር ፡ ሄዱ ። ከነዓንም ፡ እስከ ፡ ግብጽ ፡ ውኃ ፡ መፍሰሻ ፡

ድረስ ፡ ያሸችውን ፡ የደጋውን ፡ አገር ፡ እጅግ ፡ ያማረች ፡ እንደ ፡ ሆነች ፡ አየ ። ወደ ፡ ርስቱ ፡ አገር ፡ ወደ ፡ ባሕሩ ፡ መግቢያ ፡ አገር ፡ አልሄ ፡ ደም ፡ በደጋው ፡ አገር ፡ ከምሥራቅ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ምዕራብ ፡ ድረስ ፡ በባሕሩና ፡ በደጋው ፡ ዙሪያ ፡ ኖረ ።

አባቱ ፡ ከም ፡ እና ፡ ወንድሞቹ ፡ ነሱ ፡ ሚጽሬ ፡ ምም ፡— የአንተ ፡ ዕጣ ፡ ባልሆነች ፡ አገር ፡ ኖረሃ ፡ ልና ፡ በዕጣም ፡ አልወጣችልንምና ፡ እንዲህ ፡ አታድርግ ፡ አሉት ። እንደዚህ ፡ ብታድርግ ፡ ልጆ ፡ ችህና ፡ አንተ ፡ በዚህ ፡ ምድር ፡ ትጠፋላችሁና ፤ በጠብ ፡ በክርክር ፡ የተረገማችሁ ፡ ትሆናላችሁ ፤ ልጆችህም ፡ በጠብ ፡ ይጠፋሉ ፡ አንተም ፡ ፈጽ ፡ መህ ፡ ትጠፋለህ ።

ለሴምና ፡ ለልጆቹ ፡ በዕጣቸው ፡ ወጥቶአልና ፡ በሴም ፡ አገር ፡ አትኑር ፤ አንተ ፡ የተረገምህ ፡ ነህ ። በአባታችን ፡ በኖላና ፡ በከበረው ፡ ፈራጅ ፡ ፊት ፡ ለመረገም ፡ በመሐላ ፡ ከተዘጋጀን ፡ ከኖላ ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ ተለይተህ ፡ አንተ ፡ የተረገምህ ፡ ትሆና ፡ ለህ ፡ አሉት ። እርሱ ፡ ግን ፡ አልሰማቸውም ፤ እርሱ ፡ ከኤማት ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ግብጽ ፡ መግ ፡ ቢያ ፡ ድረስ ፡ በደጋው ፡ አገር ፡ ኖረ ፤ ልጆቹም ፡ እስከዚህ ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ በዚያ ፡ ኖሩ ። ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ይህች ፡ አገር ፡ የከነዓን ፡ አገር ፡ ተባለች ። ያፌትና ፡ ልጆቹ ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ባሕር ፡ ሄዱ ፡ እድ ፡ ላቸው ፡ በሆነ ፡ አገርም ፡ ኖሩ ።

ማዳይም ፡ ውኃ ፡ ያለባትን ፡ አገር ፡ አየ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በፊቱ ፡ ደስ ፡ አላሰኘችውም ። ከኤላምና ፡ ከአሱር ፡ የሚስቱ ፡ ወንድም ፡ ከሆነ ፡ ከአርፋ ፡ ክስድም ፡ ለምኖ ፡ እስከዚህች ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ የሚስቱ ፡ ወንድሞች ፡ አቅራቢያ ፡ በሚሆን ፡ በመቁዶን ፡ አገር ፡ ኖረ ። የልጆቹን ፡ ቦታና ፡ የእርሱን ፡ ቦታ ፡ ሚቀዶኒን ፡ በአባታቸው ፡ በማ ፡ ዳይ ፡ ስም ፡ ጠራው ።

በሠላሳ ፡ አምስተኛው ፡ አ.ዮ.ቤልዩ ፡ በሦስተ ፡ ኛው ፡ ሱባዔ ፡ በመጀመሪያው ፡ ዓመት ፡ ራግው ፡ ስምዎ ፡ ሁራ ፡ የምትባል ፡ ሚስትን ፡ አገባ ፤ ይህችውም ፡ የኬሴድ ፡ ልጅ ፡ የዑር ፡ ልጅ ፡ ናት ። ወንድ ፡ ልጅን ፡ ወለደችለት ፡ ስሙንም ፡ ሴርሕ ፡ አለው ።

በዚህ ፡ አ.ዮ.ቤልዩ ፡ በሰባተኛው ፡ ሱባዔ ፡ የኖላ ፡ ልጆች ፡ ስውን ፡ ለመግደልና ፡ ለመማረክ ፡ አንዱም ፡ አንዱም ፡ ወንድሙን ፡ ለመግደል ፡ የሰውንም ፡ ደም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ለማፍሰስ ፡ ጽኑ ፡ አምብዎችን ፡ ግምብና ፡ ቅጥርንም ፡ ሠር ፡ ተው ፡ መዋጋት ፡ ጀመሩ ። አንዱ ፡ ወገን ፡ በእ ፡ ንዱ ፡ ወገን ፡ ላይ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ለማለት ፡ በመንግ ፡ ሥትም ፡ ላይ ፡ አስቀድሞ ፡ ለመሾም ፡ ሕዝቡ ፡ በሕዝቡ ፡ ፊት ፡ እሕዛቡም ፡ በአሕዛቡ ፡ ፊት ፡ ወደ ፡ ሰልፍ ፡ ለመሄድ ፡ አገርም ፡ ከአገር ፡ ጋር ፡ ለመጣላት ፡ ሁሉም ፡ ክፉ ፡ ሥራ ፡ ለመሥራት ፡ መጣሪያንም ፡ ለመግዛት ፡ ለልጆቻቸውም ፡ ሰል ፍን ፡ ለማስተማር ፡ ይዋጉ ፡ ጀመር ። አንዱ ፡ አገር ፡ ከአንዱ ፡ አገር ፡ ጋር ፡ ይመራረኩ ፡ ጀመር ።

ሌት ፡ ባሪያንና ፡ ወንድ ፡ ባሪያንም ፡ ይገዙ ፡
ጀመር ።

፳፬፤ የኬሌድ ፡ ልጅ ፡ ዑርም ፡ በከላው ደዎን ፡ ያለች ፡
ዑር ፡ የምትባል ፡ አምባን ፡ ሠራ ፡ ስምዋንም ፡
በአባቱ ፡ ስምና ፡ በእርሱ ፡ ስም ፡ ጠራ ። ጣዖቶ
ችን ፡ ሠራ ፡ እንዲሁ ፡ እንዲሁ ፡ መጥቶ ፡ ለራሱ ፡
ለሠራው ፡ ጣዖት ፡ ይሰግዳል ፡ ምስልንና ፡ ጣዖ
ትን ፡ ኃጢአትንም ፡ ይሠራ ፡ ጀመር ፤ የከፊ ፡
አጋንንትም ፡ ኃጢአትንና ፡ በደልን ፡ ክህደት
ንም ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ ይረዳ ፡ ያስቱ ፡ ነበር ።

፳፭፤ የሚያጣላ ፡ ሰይጣንም ፡ ይህን ፡ ሁሉ ፡ ለማሠ
ራት ፡ ይበረታ ፡ ነበር ፡ ኃጢአትንና ፡ በደልን ፡
ሁሉ ፡ ፈጽሞም ፡ ለማጥፋት ፡ ክህደትን ፡ ሁሉ ፡
ለማሠራት ፡ በምድርም ፡ ደምን ፡ ለማፍሰስ ፡
ከእጁ ፡ በታች ፡ ያሉ ፡ የአጋንንትን ፡ እጅ ፡ ይልክ ፡
ነበር ።

፳፮፤ ሰው ፡ ሁሉ ፡ በደልንና ፡ ኃጢአትን ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡
መሥራት ፡ ተመልሶአልና ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ የሴ
ሮሕ ፡ ስም ፡ ሴሮክ ፡ ተባለ ። አደገ ፤ ለሚስቱ ፡
እናት ፡ አባት ፡ አቅራቢያ ፡ በሆነ ፡ በከላው ደ
ዎን ፡ ፅጣ ፡ በዑር ፡ ኖረ ። ጣዖትንም ፡ ያመልክ ፡
ጀመር ፤ በሠላሳ ፡ ሰባተኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ በአ
ምስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በመጀመሪያው ፡ ዓመት ፡
ሚስትን ፡ አገባ ፡ ስምዋም ፡ ሚልክ ፡ ይባላል ፤
ይህችውም ፡ የአባቱ ፡ የእናት ፡ ልጅ ፡ የክቤር ፡
ልጅ ፡ ናት ፤ በዚህ ፡ ሱባዔ ፡ በመጀመሪያው ፡
ዓመት ፡ ናኮርን ፡ ወለደችለት ።

፳፯፤ አደገ ፡ በከላው ደዎን ፡ ፅጣ ፡ በዑርም ፡ ኖረ ።
አባቱም ፡ ለማምጣት ፡ በሰማይ ፡ ምልክትም ፡
ለመጠንቆል ፡ የከዋክብትን ፡ ቀጥርም ፡ አስተ
ማረው ።

፳፰፤ በሠላሳ ፡ ሰባተኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ በስድስተ
ኛው ፡ ሱባዔ ፡ በመጀመሪያው ፡ ዓመት ፡ ሚስ
ትን ፡ አገባ ፡ ስምዋም ፡ ኢዮስካ ፡ ይባላል ።
ይህችውም ፡ የከለዳውያን ፡ ወገን ፡ የኔስቱግ ፡
ልጅ ፡ ናት ። በዚህ ፡ ሱባዔ ፡ በሰባተኛው ፡
ዓመት ፡ ታራ ፡ የሚባል ፡ ወንድ ፡ ልጅን ፡ ወለ
ደችለት ።

፳፱፤ የሚያጣላ ፡ ሰይጣንም ፡ ወፎችንና ፡ ቁራዎችን ፡
ምድርን ፡ ለማጥፋት ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ የተዘራ
ውንም ፡ ይበሉ ፡ ዘንድ ፡ ሰደደ ። የሰውን ፡
ልጆች ፡ አዝመራቸውን ፡ ይቀጡ ፡ ዘንድ ፡ ሳያ
ርሱ ፡ ቁራዎች ፡ ከምድር ፡ ላይ ፡ ዘሩን ፡ ይለ
ቅሙ ፡ ጀመር ። ወፎችና ፡ አሞራዎች ፡ ያስቸግ
ሩአቸው ፡ ነበርና ፡ ዘራቸውንም ፡ ይበሉባቸው ፡
ነበርና ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ስሙን ፡ ታራ ፡ አለው ።

፵፤ ከወፎችም ፡ ሬት ፡ የተነሣ ፡ ዓመቶች ፡ ድርቅ ፡
ይሆኑ ፡ ጀመር ፤ የእንጨቱንም ፡ ፍሬ ፡ ሁሉ ፡
ከዛፎች ፡ ላይ ፡ እየለቀሙ ፡ ይበሉ ፡ ነበር ፤ በዘ
መናቸው ፡ ከምድር ፡ ፍሬ ፡ ሁሉ ፡ ጥቂትም ፡
ማዳን ፡ ቢችሉ ፡ በጽኑ ፡ ኃይል ፡ ነበር ። በሠ
ላሳ ፡ ዘጠኝኛው ፡ ኢዮቤልዩ ፡ በሁለተኛው ፡
ሱባዔ ፡ በመጀመሪያው ፡ ዓመት ፡ ታራ ፡ ሚስት ፡
አገባ ፡ ስምዋም ፡ ኤድና ፡ ይባላል ፤ ይህችውም ፡

የአባቱ ፡ የእናቱ ፡ ልጅ ፡ የምትሆን ፡ የአብራም ፡
ልጅ ፡ ናት ። በዚህ ፡ ሱባዔ ፡ በሰባተኛው ፡ ዓመት ፡
ወንድ ፡ ልጅን ፡ ወለደችለት ። የልጁ ፡ ልጅ ፡
ሳይቦነስ ፡ ሙቶአልና ፡ ስሙን ፡ በእናቱ ፡ አባት ፡
ስም ፡ አብራም ፡ አለው ።

ያም ፡ ልጅ ፡ ጣዖታቱን ፡ በመከተል ፡ ኃጢአት
ንም ፡ በመሥራት ፡ ሁሉ ፡ እንዲስት ፡ የምድ
ርን ፡ ስልተት ፡ ያውቅ ፡ ጀመር ።

አባቱም ፡ መጽሐፍን ፡ አስተማረው ፤ የሁለት ፡
ሱባዔ ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ነበረ ። ከእርሱ ፡ ጋር ፡
በጣዖት ፡ እንዳይሰግድ ፡ አባቱን ፡ ከመከተል ፡
ተለየ ።

የሰዎች ፡ ልጆች ፡ ከሚበድሉት ፡ በደል ፡ ያድ
ነው ፡ ዘንድ ፡ የተናቀ ፡ ጣዖቱን ፡ በመከተል ፡
ዕጣውም ፡ ወደ ፡ ስልተት ፡ እንዳይሆን ፡ ሁሉን ፡
ወደ ፡ ፈጠረ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይለምን ፡
ጀመር ።

በምድር ፡ ዘርን ፡ ለመዝራት ፡ የሚዘሩበት ፡ ጊዜ ፡
ደረሰ ፤ ዘራቸውን ፡ ከአሞራዎች ፡ ይጠብቁ ፡
ዘንድ ፡ ሁሉም ፡ በአንድነት ፡ ወጡ ።

አብራምም ፡ ከወጡ ፡ ልጆች ፡ ጋር ፡ ወጣ ።
እርሱም ፡ የአሥራ ፡ አራት ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡
ነበረ ፤ ብዙዎች ፡ ቁራዎችም ፡ ዘርን ፡ ይለቅሙ ፡
ዘንድ ፡ መጡ ። አብራምም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡
ሳያርፉ ፡ በፊታቸው ፡ ይሮጥ ፡ ነበር ፡ ዘርን ፡ ለመ
ልቀም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ሳያርፉ ፡— ወደ ፡ መጣ
ችሁበት ፡ ቦታ ፡ ተመለሱ ፡ እንጂ ፡ ወደ ፡ ምድር ፡
አትውረዱ ፡ እያለ ፡ ይጮህ ፡ ነበር ፤ እነርሱም ፡
ተመለሱ ።

በዚያችም ፡ ቀን ፡ ቁራዎችን ፡ ለመከልከል ፡
ሰውን ፡ አስቀመጡ ። አብራም ፡ ባለበት ፡ በዚያ ፡
እርሻ ፡ ሁሉ ፡ ከቁራዎቹ ፡ ሁሉ ፡ አንድ ፡ ቁራ ፡
አላረፈም ።

በእርሻዎቹ ፡ ውስጥ ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ያሉት ፡
ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ሲጮኹና ፡ አሞራዎቹን ፡ ሁሉ ፡—
ተመለሱ ፡ ሲላቸው ፡ ይሰሙት ፡ ነበር ፤ በከላው
ደዎን ፡ አውራጃ ፡ ሁሉ ፡ ስሙ ፡ ገነነ ፡ ከበረ ።
የሚዘሩ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ በዚህ ፡ ዓመት ፡ ወደ ፡
እርሱ ፡ ይመጡ ፡ ነበር ። የዘሩ ፡ ወራት ፡ እስኪ
ፈጸም ፡ ድረስም ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ ይሄድ ፡ ነበር ።
ምድራቸውን ፡ ዘሩ ፡ በዚያም ፡ ዓመት ፡ የሚ
በቃ ፡ እህልን ፡ አገቡ ፤ በልተውም ፡ ጠገቡ ።

በአምስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በአንዱ ፡ ዓመት ፡ አብ
ራም ፡ የበሬ ፡ ዕቃ ፡ ለሚሠሩት ፡ ሰዎች ፡ እን
ጨት ፡ መጥረብን ፡ አስተማራቸው ።

በምድር ፡ ላይ ፡ የበሬ ፡ ዕቃን ፡ ሠሩ ፤ በላዩ ፡
ዘርን ፡ ያኖር ፡ ዘንድ ፡ በድግሩ ፡ አንጸር ፡ እር
ፍን ፡ ሠራ ፡ ዘሩም ፡ በእርፉ ፡ ጫፍ ፡ ወርዶ ፡
በምድር ፡ ይሰወር ፡ ነበር ። ከዚያ ፡ በኋላ ፡ ከአ
ሞራዎች ፡ ሬት ፡ የተነሣ ፡ አልፈሩም ፡ ነበር ፤
በእርፉ ፡ ላይ ፡ ያለ ፡ ድግሩንም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡
አኖሩ ።

ዘርንም ፡ ዘሩ ፤ ሰዎችም ፡ ሁሉ ፡ አብራም ፡
እንዳዘዛቸው ፡ ሁሉን ፡ አደረጉ ። ከዚያ ፡

፱፩፤
፱፪፤
፱፫፤
፱፬፤
፱፭፤
፱፮፤
፱፯፤
፱፰፤
፱፱፤
፻፩፤
፻፪፤

በኋላ ፡ ከአገራዎቹ ፡ የተነሣ ፡ አልፎም ።
፱፻፲፫ ፡ በስድስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በሰባተኛው ፡ ዓመት ፡
አብራም ፡ አባቱ ፡ ታራን ፡— አባቱ ፡ ብሎ ፡
ጠራው ። እርሱም ፡— ልጄ ፡ ሆይ ፡ እነሆ ፡ እኔ ፡
አለሁ ፡ አለው ። እርሱም ፡— ምንም ፡ ምን ፡
ቃል ፡ እስትንፋስ ፡ የላቸውምና ፡ አንተ ፡ ከም
ታመልካቸውና ፡ በፊታቸው ፡ ከምትሰግድላ
ቸው ፡ ከእነዚህ ፡ ከጣዖታቱ ፡ ለእኛ ፡ የምናገ
ኘው ፡ ምን ፡ ረድኤት ፡ ተደላ ፡ ደስታ ፡ አለን?
ድጃዎች ፡ ናቸውና ፡ ልቡናንም ፡ የሚያስቱ ፡
ናቸውና ፡ አታምልኩአቸው ።

፱፻፲፭ ፡ ሰማይን ፡ የፈጠረ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ዝናብ ፡
ለዘር ፡ ጠል ፡ ለመክር ፡ የሚሰጥ ፡ በምድር ፡
ላይ ፡ ሁሉን ፡ የሚያደርግ ፡ ሁሉን ፡ በቃሉ ፡
የፈጠረ ፡ ከፊቱ ፡ የሰው ፡ ሁሉ ፡ ደኅንነት ፡
የሚገኝ ፡ እግዚአብሔርን ፡ አምልኩ ።

፱፻፲፮ ፡ ቃል ፡ እስትንፋስ ፡ የሌላቸው ፡ ጣዖታቱን ፡ እና
ንተ ፡ ለምን ፡ ታመልካላችሁ? እነርሱ ፡ የሰው ፡
ሥራ ፡ ናቸውና ፡ እናንተ ፡ በጫንቃችሁ ፡ ትሸ
ከሙአቸዋላችሁና ፡ ለሚሠሩአቸው ፡ ሰዎች ፡
ጽኑ ፡ ተዋርዶ ፡ ናቸው ፡ እንጂ ፡ ከእነርሱ ፡
ረድኤት ፡ አይገኝምና ፡ ለሚያመልኩአቸውም ፡
ሰዎች ፡ የልቡና ፡ ስሕተት ፡ ናቸውና ፡ አታም
ልኩአቸው ፡ አለ ።

፱፻፲፯ ፡ አባቱ ፡— ልጄ ፡ ሆይ ፡ እኔም ፡ አውቃለሁ ፤
ነገር ፡ ግን ፡ በፊታቸው ፡ አገለግል ፡ ዘንድ ፡
ከህን ፡ ጣዖት ፡ ላይረገኝ ፡ ለሕዝቡ ፡ ምን ፡ አደ
ርጋለሁ? እውነት ፡ ነገርንም ፡ ብነግራቸው ፡
ያመልኩአቸው ፡ ያመሰግኑአቸው ፡ ዘንድ ፡
ልቡናቸው ፡ እነርሱን ፡ ተከትላላችና ፡ ይገድሉ
ኛል ፤ ልጄ ፡ ሆይ ፡ እንዳይገድሉህ ፡ ዝም ፡
በል ፡ አለው ።

፱፻፲፰ ፡ ለሁለቱ ፡ ወንድሞቹም ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ነገራ
ቸው ፡ እርሱንም ፡ ተቆጡት ፡ ዝም ፡ አለ ።

፱፻፲፱ ፡ በአርባው ፡ አደቤልዩ ፡ በሁለተኛ ፡ ሱባዔ ፡
በሰባተኛው ፡ ዓመት ፡ አብራም ፡ ሚስት ፡ አገባ ፡
ስምዖም ፡ ሶራ ፡ ይባላል ፤ ይህችውም ፡ የአባቱ ፡
ልጅ ፡ ናት ፡ ሚስት ፡ ሆነችው ።

፱፻፳፩ ፡ በሦስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በሚቆጠር ፡ በሦስተ
ኛው ፡ ዓመት ፡ ወንድሙ ፡ አራን ፡ ሚስት ፡
አገባ ። በዚህ ፡ ሱባዔ ፡ በሚቆጠር ፡ በሰባተ
ኛው ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ወለደችለት ፡ ስሙንም ፡
ሎጥ ፡ አለው ። ወንድሙ ፡ ናኮርም ፡ ሚስት ፡
አገባ ።

ምዕራፍ ፡ ፲፩ ።

፩፣ አብራም ፡ በሕይወት ፡ በኖረበት ፡ በስላሳው ፡
ዘመን ፡ ይኸውም ፡ በአራተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በአ
ራተኛው ፡ ዓመት ፡ አብራም ፡ ሌሊት ፡ ተነሥቶ ፡
የጣዖታቱን ፡ ቤት ፡ አቃጠለ ፡ በቤት ፡ ያለው
ንም ፡ ዕቃ ፡ ሁሉ ፡ አቃጠለ ።

፪፣ ያወቀ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ የለም ፡ ሌሊት ፡ ተነሥ
ተው ፡ ጣዖታቸውን ፡ ከእሳት ፡ ውስጥ ፡ ያወጡ ፡
ዘንድ ፡ ወደዱ ።

ያድናቸው ፡ ዘንድ ፡ አራን ፡ ተወረወረ ፡ በላ ፤
የም ፡ እሳት ፡ ነደደበት ፡ በእሳት ፡ ተቃጥሎ ፡
የከላውደዎን ፡ ዕጣ ፡ በምትሆን ፡ በአራር ፡
በአባቱ ፡ በታራ ፡ ፊት ፡ ሞተ ። የከላውደዎን ፡
ዕጣ ፡ በምትሆን ፡ በአራር ፡ ቀበሩት ።

፬፣ ታራም ፡ የከላውደዎን ፡ ዕጣ ፡ ከምትሆን ፡
ከሀር ፡ ወጣ ። ወደ ፡ ከነግንና ፡ ወደ ፡ ሊባኖስ ፡
ምድር ፡ ወደ ፡ ካራንም ፡ ምድር ፡ ይመጡ ፡
ዘንድ ፡ እርሱ ፡ ወጣ ፡ ልጆቹም ፡ መጡ ።

፭፣ አብራምም ፡ ከአባቱ ፡ ጋር ፡ በካራን ፡ ሁለት ፡
የዓመቶች ፡ ሱባዔ ፡ ተቀመጠ ።

፮፣ በስድስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በአምስተኛው ፡ ዓመት ፡
አብራም ፡ ተነሣ ፤ በሰባተኛው ፡ ወር ፡ መባቻ ፡
ከማታ ፡ እስከ ፡ ጥቀት ፡ ድረስ ፡ ከዋክብትን ፡
ይቆጥር ፡ ዘንድ ፡ የዓመቱ ፡ ሥራ ፡ ምን ፡ እን
ዲሆን ፡ ዝናብ ፡ ያዘንቡም ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አያዘ
ንቡም ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ያይ ፡ ዘንድ ፡ ሌሊት ፡
ወጥቶ ፡ ተቀመጠ ።

፯፣ ብቻውን ፡ ተቀምጠ ፡ ይቆጥር ፡ ነበር ፤ በልቡ ፡
ናው ፡ ነገር ፡ ታሰበ ፤ የከዋክብት ፡ ምልክት ፡
ሁሉ ፡ የፀሐይና ፡ የጨረቃ ፡ ምልክት ፡ ሁሉ ፡
በእግዚአብሔር ፡ እጅ ፡ ነው ። እኔ ፡ ለምን ፡ እመራ
መራለሁ? ጥቀትም ፡ ማታም ፡ ያዘንብ ፡ ዘንድ ፡
ቢወድ ፡ ያዝንብ ፡ እንዳያዘንብም ፡ ቢወድ ፡
አያዝንብ ፡ ሁሉ ፡ በእጁ ፡ ነው ፡ አለ ።

፰፣ በዚህችም ፡ ሌሊት ፡ ለመነ ፡— ፈጣሪዬ ፡ ፈጣ ፡
ሪዬ ፡ ሆይ ፡ አንተ ፡ ብቻ ፡ ለእኔ ፡ ገናና ፡ ፈጣሪ ፡
ነህ ፤ አንተ ፡ ሁሉን ፡ ፈጠርህ ፤ የቃልህ ፡ ፍጥ
ረት ፡ ሁሉ ፡ ጸንቶ ፡ ኖረ ። እኔ ፡ አንተን ፡ ማም
ለክ ፡ ወደድሁ ፤ ክፉዎች ፡ ከሆኑ ፡ በሰው ፡
ልቡና ፡ ከሚሠለጥኑ ፡ ከመናፍስት ፡ እጅ ፡
አድነኝ ፤ ፈጣሪዬ ፡ ሆይ ፡ በአምልክ ፡ አንተን ፡
ከመከተል ፡ አያስቱኝ ፤ እኔንም ፡ ልጄንም ፡
ከዛሬ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ዘላለም ፡ ድረስ ፡ ለዘላ
ለም ፡ እንዳንስት ፡ አድርገን ፡ አለ ።

፱፣ የከላውደዎን ፡ ዕጣ ፡ ወደምትሆን ፡ ወደ ፡ ዑርም ፡
ብመለስ ፡ ወደ ፡ እነርሱ ፡ እመለስ ፡ ዘንድ ፡ እነ
ርሱ ፡ ሰውነቱን ፡ በፊቱ ፡ ይፈልጋሉ ፤ ወይም ፡
በዚህ ፡ ቦታ ፡ እቀመጥ ፡ ዘንድ ፡ ብትወድ ፡
በዚህ ፡ ቦታ ፡ ያችን ፡ የቀናች ፡ ኅዳና ፡ በፊትህ ፡
አቅናልኝ ፤ በእኔ ፡ በባሪያህ ፡ እጅ ፡ አድርግ ፤
ፈጣሪዬ ፡ ሆይ ፡ በልቡናዬ ፡ ስሕተት ፡ ጸንቼ ፡
አልኑር ፡ አለ ።

፲፩፣ እርሱም ፡ ይህን ፡ ተናግሮ ፡ በጨረሰ ፡ ጊዜ ፡
እነሆ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ በእኔ ፡ እጅ ፡
ወደ ፡ እርሱ ፡ ተላክ ፡— አንተ ፡ ከሀገርህ ፡ ከአ
ባትህ ፡ ወገንና ፡ ከዘመዶችህ ፡ ተለይተህ ፡ ወጥ
ተህ ፡ እኔ ፡ ወደማሳይህ ፡ አገር ፡ ሂድ ፡ እጅግ ፡
ብዙ ፡ ወገን ፡ አደርግሃለሁ ፡ አከብርሃለሁ ፡ ስም
ህንም ፡ ከፍ ፡ አደርጋለሁ ፡ በሀገሩም ፡ ሁሉ ፡
የከበርህ ፡ ትሆናለህ ፤

፲፩፣ በዚህ ፡ ዓለም ፡ የሚኖሩ ፡ አሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ በአ
ንተ ፡ ይባረክሉ ፤ የሚመርቁህን ፡ እመርቃቸ
ዋለሁ ፡ የሚረግሙህንም ፡ እረግማቸዋለሁ ፤

ለአንተም ፡ አምላክን ፡ እሆንልሃለሁ ፡ ለልጅ ፡ ልጆችህም ፡ ለወገኖችህም ፡ ሁሉ ፡ እሆናቸዋለሁ ፡ ከአንተም ፡ በኋላ ፡ ለሚነሙ ፡ ሰዎች ፡ አምላካቸው ፡ እኔ ፡ ነኝ ፤ አትፍራ ፤ ከዘሬ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ልጅ ፡ ልጅ ፡ ዘመን ፡ ድረስ ፡ አምላክህ ፡ እኔ ፡ ነኝ ፡ ሲል ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ተላከ ።

፲፪፣ ሁሉን ፡ የፈጠረ ፡ እግዚአብሔርም ፡— ምሥጢርን ፡ ግለጥለት ፡ ፅደብ ፡ ልቡናውም ፡ እንዲሰማ ፡ ይሁን ፡ ጥቅመ ፡ ስናገር ፡ ከፈረሰበት ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ የሰው ፡ ልጅ ፡ ሁሉ ፡ ከሚናገርበት ፡ ቋንቋ ፡ ተለይቶአልና ፡ የተረዳች ፡ ቋንቋን ፡ በእንደበቱ ፡ ይናገር ፡ ዘንድ ፡ ግለጥለት ፡ አለኝ ።

፲፫፣ ምሥጢርን ፡ ገለጥሁለት ፡ ፅደብ ፡ ልቡናውም ፡ እንዲሰማ ፡ እንደበቱም ፡ እንዲናገር ፡ አደረግሁ ፤ ፍጥረቱ ፡ በተፈጠረበት ፡ በዕብራይስጥም ፡ ቋንቋ ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ እናገር ፡ ጀመርሁ ፤ የአባቶችን ፡ መጽሐፍች ፡ ወሰደ ፡ እነዚያም ፡ የዕብራይስጥ ፡ ቋንቋ ፡ የተጻፈባቸው ፡ ናቸው ። ተናገራቸው ፡ ከዚያም ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ ይማራቸው ፡ ጀመር ። የጸነውን ፡ ሁሉ ፡ እኔ ፡ እነግረው ፡ ነበር ፤ ዝናብ ፡ በሚዘንብባቸው ፡ በሰድስቱ ፡ ወርች ፡ ተማራቸው ።

፲፬፣ በስድስተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በሚቆጠር ፡ በሰባተኛው ፡ ዓመት ፡ እንዲሁ ፡ ሆነ ፤ ከአባቱ ፡ ጋር ፡ ተነጋገረ ፤ ከካራን ፡ ወደ ፡ ከነዓን ፡ ሄደ ፡ አይቶአት ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ይመለስ ፡ ዘንድ ፡ እንዲሄድ ፡ ነገረው ።

፲፭፣ አባቱ ፡ ታራም ፡ እንዲህ ፡ አለው ፡ በሰላም ፡ ሂድ ፡ የፍቅር ፡ አምላክ ፡ ጎዳናህን ፡ ያቅናልህ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ በረድኤት ፡ ይኑር ፤ ከመከራው ፡ ሁሉ ፡ ይጠብቅህ ፤ በሚያየህ ፡ ሰዎች ፡ ፊት ፡ ቸርነትንና ፡ ይቅርታን ፡ መወደድን ፡ ይስጥህ ፤ በአንተ ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ ነገርን ፡ ለማድረግ ፡ የሰው ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ አይሠልጥኑህ ፤ በሰላም ፡ ሂድ ።

፲፮፣ በእርስዋ ፡ ለመኖር ፡ ለዓይኖችህ ፡ ያማረች ፡ አገር ፡ ብታይ ፡ መጥተህ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ ውስደኝ ፤ ለአንተ ፡ ልጅ ፡ ይሆንህ ፡ ዘንድ ፡ የወንድምህን ፡ የአራን ፡ ልጅ ፡ ሎጥንም ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ ውስደው ፤ እግዚአብሔር ፡ በረድኤት ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ ይኑር ፤ በደጎና ፡ እስክትመለስ ፡ ድረስ ፡ ወንድምህ ፡ ናኮርን ፡ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ ትተኸው ፡ ሂድ ፤ ሁላችንም ፡ በአንድነት ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ እንሄዳለን ፡ አለው ።

፲፯፣ አብራምም ፡ ሚስቱን ፡ ሶራን ፡ የወንድሙን ፡ የአራን ፡ ልጅ ፡ ሎጥንም ፡ ይዘ ፡ ከካራን ፡ ወደ ፡ ከነዓን ፡ ሄደ ፡ ወደ ፡ ሱርም ፡ መጣ ፡ እስከ ፡ ሰቂሞንም ፡ ድረስ ፡ ተመላለሰ ፤ ረጅም ፡ ግራር ፡ ባለበት ፡ ስፍራ ፡ አደረ ፤ ከኢማት ፡ መግቢያ ፡ ጀምሮ ፡ ረጅም ፡ ግራር ፡ እስካለበት ፡ ድረስ ፡ አገሪቱ ፡ እጅግ ፡ ያማረች ፡ እንደ ፡ ሆነች ፡ እነሆ ፡ አየ ።

፲፰፣ እግዚአብሔርም ፡— ለልጆችህና ፡ ለአንተ ፡ ያህ

ችን ፡ አገር ፡ እሰጣችኋለሁ ፡ አለው ። በዚያም ፡ መሠረት ፡ ሠራ ፡ ለታየው ፡ ለእግዚአብሔር ፡ በመሠረደው ፡ ላይ ፡ መሥዋዕትን ፡ አቀረበ ። ከዚያም ፡ ተነሥቶ ፡ በምሥራቅ ፡ አንጻር ፡ ወዳለች ፡ ወደ ፡ ዓጌ ፡ በምዕራብ ፡ አንጻርም ፡ ወዳለች ፡ ወደ ፡ ቤቱል ፡ ተራራ ፡ ሄደ ፡ በዚያም ፡ ድንኳን ፡ ተከለ ፤ ባያትም ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ አገሪቱ ፡ ሰፊ ፡ ናት ፡ እጅግም ፡ ያማረች ፡ ናት ፡ ሁሉም ፡ በእርስዋ ፡ ላይ ፡ ይበቅላል ፤ ወይን ፡ በለስ ፡ ሮማን ፡ ወይራ ፡ ግራር ፡ ቡጥን ፡ ዘይት ፡ ጥንዝ ፡ ስኖር ፡ የደጋውም ፡ እንጨት ፡ ሁሉ ፡ የሚበቅልበት ፡ ናት ፤ ውኃውም ፡ በተራራው ፡ ላይ ፡ ይሄዳል ።

የከላውዴዎን ፡ ሰጣ ፡ ከምትሆን ፡ ከዑር ፡ አውጥቶ ፡ ወደዚህ ፡ ተራራ ፡ ያመጣውን ፡ እግዚአብሔርን ፡ አመሰግነው ።

በሰባተኛው ፡ ሱባዔ ፡ በመጀመሪያው ፡ ዓመት ፡ በመጀመሪያው ፡ ወር ፡ መባቻ ፡ እንዲሁ ፡ ሆነ ፤ በዚህ ፡ ተራራ ፡ መሠረደን ፡ ሠራ ፡ የእግዚአብሔርንም ፡ ስም ፡ ጠራ ፡— አንተ ፡ አምላኬ ፡ ሆይ ፡ የዘላለም ፡ አምላክ ፡ አንተ ፡ ነህ ፡ አለ ። እግዚአብሔር ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ በረድኤት ፡ ይኖር ፡ ዘንድ ፡ በሕይወት ፡ በኖረበት ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ እንዳይለዩው ፡ በመሠረደው ፡ ላይ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መሥዋዕትን ፡ አቀረበ ።

ከዚያም ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ ደቡብ ፡ ሄደ ፡ እስከ ፡ ኬብሮንም ፡ ደረሰ ። ኬብሮንም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ተሠራች ። በዚያም ፡ ሁለት ፡ ዓመት ፡ ተቀመጠ ። ሎጥ ፡ እስኪገባ ፡ ድረስ ፡ ወደ ፡ ደቡብ ፡ አገር ፡ ሄደ ።

በሀገርም ፡ ራብ ፡ ሆነ ፤ በዚህ ፡ ሱባዔ ፡ በሚቆጠር ፡ በሦስተኛው ፡ ዓመት ፡ አብራም ፡ ወደ ፡ ግብጽ ፡ ሄደ ፤ ሚስቱ ፡ ከእርሱ ፡ ሳትለይ ፡ በግብጽ ፡ እምስት ፡ ዓመት ፡ ኖረ ። የግብጽ ፡ ክፍል ፡ የምትሆን ፡ ጣይናስም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ከኬብሮን ፡ በኋላ ፡ በሰባት ፡ ዓመት ፡ ተሠራች ።

ፈርዖን ፡ የአብራምን ፡ ሚስት ፡ ሶራን ፡ በቀማው ፡ ጊዜ ፡ እንዲህ ፡ ሆነ ፤ ስለ ፡ አብራም ፡ ሚስት ፡ ስለ ፡ ሶራ ፡ እግዚአብሔር ፡ ፈርዖንን ፡ በደዌ ፡ ገረፈ ፡ ቤተ ፡ ሰቡንም ፡ ሁሉ ፡ በጽኑ ፡ መቅሠፍት ፡ ገረፈ ።

አብራምም ፡ በገንዘብ ፡ በላሞችና ፡ በበጎች ፡ በፈረሶችና ፡ በአህዮች ፡ በግመሎችም ፡ በሴቶች ፡ በሪያዎችና ፡ በወንዶች ፡ በሪያዎች ፡ በወርቅና ፡ በብርም ፡ እጅግ ፡ የከበረ ፡ ነበረ ። የወንድሙ ፡ ልጅ ፡ ሎጥም ፡ በገንዘብ ፡ እንደ ፡ እርሱ ፡ የከበረ ፡ ነበረ ።

ፈርዖንም ፡ የአብራምን ፡ ሚስት ፡ ሶራን ፡ መለሰ ። ከግብጽም ፡ ተነሥቶ ፡ በምዕራብና ፡ በቤቱል ፡ ምሥራቅ ፡ መካከል ፡ በዓጌ ፡ ባለ መሠረደ ፡ ስታ ፡ ቀድሞ ፡ ድንኳኑን ፡ ተክሎበት ፡ ወደ ፡ ነበረው ፡ ስታ ፡ ሄደ ።

በደጎና ፡ የመለሰው ፡ ፈጣሪውን ፡ እግዚአብሔርንም ፡ አመሰግነው ።

፲፬፣

፳፫፣

፳፭፣

፳፪፣

፳፫፣

፳፬፣

፳፭፣

፳፮፣

፳፯፣

፳፰: በእርባ : አንድ : አ.ዮ.ቤ.ልዩ ። በመጀመሪያው : ሱባዔ : በሚቁጠር : በሦስተኛው : ዓመት : እንዲሁ : ሆነ ፤ ወደዚህ : ቦታ : ተመለስ : በመ ሠዊያውም : ላይ : መሥዋዕትን : አቀረበ ። የእግዚአብሔርንም : ስም : ጠራ :— ገናና : አምላክ : የምትሆን : አንተ : እግዚአብሔር : ሆይ ። የዘላለም : አምላኬ : ነህ : አለ ።

፳፱: ከዚህ : ሱባዔ : በሚቁጠር : በአራተኛው : ዘመን : ሎጥ : ከእርሱ : ተለየ ። ሎጥም : በሰ ዶም : ኖረ ። የሰዶም : ሰዎች : ግን : እጅግ : ኃጢአተኞች : ነበሩ ። የወንድሙ : ልጅ : ከእ ርሱ : ስለ : ተለየ : በልቡ : አዘነ ። ሎጥ : በተማ ረከበት : በዚያ : ዓመት : ልጅ : አልነበረውምና ።

፴፩: ሎጥ : ከእርሱ : ከተለየ : በኋላ : ከዚህ : ሱባዔ : በሚቁጠር : በአራተኛው : ዓመት : እግዚአብ ሔር : አብራምን : ተናገረው :— በዚያ : ትኖር : ዘንድ : ባለሀበት : በዚያ : ቦታ : አንገትህን : አቅንተህ : አራቱን : ማዕዘን : ተመልከት ፤ ይህችን : የምታያትን : አገር : ሁሉ : ለአንተ : እሰጥላሁና ። ለልጆችህም : እስከ : ዘላለም : ድረስ : እሰጣቸዋለሁና ።

፴፪: ልጆችህን : እንደ : ባሕር : አሻዋ : አደርጋለሁ ፤ ሰው : የባሕር : አሻዋን : መቀጠር : ይችል : እንደ : ሆነ : ልጆችህም : ይቁጠራሉ ፤ ተነሥ ተህ : ቀመትዋን : ወርድዋን : ዙራት ፤ ለልጆ ችህ : እሰጣታለሁና ። ሁሉን : ተመልከት ፤ አለው ።

፴፫: አብራምም : ወደ : ኬብርን : ሄዶ : በዚያ : ተቀመጠ ።

፴፬: በዚያም : ዓመት : የኤላም : ንጉሥ : ጎሎዶጎ ሞር : መጣ ። የሰናዖርም : ንጉሥ : አማልፋል ። የሲላር : ንጉሥም : አሪአክ ። የአሕዛብ : ንጉ ሥም : ቲርጋል : መጡ ። የሰዶምንም : ንጉሥ : ወጉት ።

፴፭: የሰዶም : ንጉሥ : ሸሸ ፤ የጨው : አገር : በሚ ሆን : በሴላስ : ዲማው : ብዙ : ሰዎች : በወር : ተወግተው : ወደቁ ፤ አደማንና : ሰዶምን : ሰቤኤንንም : ማረኩ ፤ የአብራምን : የወንድ ሙን : ልጅ : ሎጥንም : ማረኩ ። ገንዘቡ ንም : ሁሉ : ዘረፉ ። እስከ : ዓንም : ድረስ : ሄዶ ።

፴፮: ከወር : የዓነ : አንድ : ሰው : መጥቶ : የወን ድሙ : ልጅ : ሎጥ : እንደ : ተማረከ ፤ ለአብ ራም : ነገረው ። አሸከሮቹን : አስጊጦ : ለእግ ሢአብሔር : አሥራት : ቀዳምያትን : ይሰጡ ። ዘንድ : አብራም : በእርሱም : በልጆቹም : ሥር ዓትን : ሠራ ። እግዚአብሔርም : ለዘላለም : ይይዙት ። ዘንድ : በፊቱ : ለሚያገለግሉ : ለካህ ናቱ : ሊሰጡት : የዘላለም : ሥርዓትን : ሠራ ።

፴፯: ከሁሉ : ለእግዚአብሔር : አሥራት : ይሰጡ ። ዘንድ : ለልጅ : ልጅ : ዘመን : ሠርቶታልና ። ለዚህ : ሕግ : የተወሰነ : ዘመን : የለውም ። ከእ ሀሉም ። ከወይኑም ። ከዘይቱም ። ከላዋችም ። ከበጎችም ። ከፍየሎችም ። አሥራት : ይሰጡ ። ዘንድ : ሥርዓት : አድርጎ : ሠራ ።

እርሱም : በፊቱ : ደስ : ብሎአቸው : ሊባሉት ። ፴፯፩ ሊጠጡት : ለካህናት : ሰጠ ።

የሰዶምም : ንጉሥ : ወደ : እርሱ : ደረሰ ። በፊ ፴፯፪ ቱም : ሰገደ ።— ጌታችን : አብራም : ሆይ ። ይዳንኸውን : ሰው : ስጠን ። ምርኮው : ግን : ላንተ : ይሁንህ : አለው ።

አብራምም :— እኔ : አብራምን : አከበርሁት ። ፴፯፫ የምትል : እንዳትሆን ። ከእኔ : ጋር : የሄዱ ። ጎልማሶች : እድል : ፈንታቸውን : ይውሰዱ ። እንጂ : ከባሉት : በቀር : ከአንተ : ገንዘብ : ሁሉ : የክር : ፈትል : የጫማ : ጠፍር : እንዳልወሰድ : ገናና : ወደ : ሆነ : አምላክ : እኔ : እጆቼን : ከፍ : ከፍ : አደርጋለሁ ፤ ነገር : ግን : ከእኔ ። ጋር : የሄዱ ። ሰዎች : ኤሴኬልና : አውናን : መምሬ : እነርሱ : እድል : ፈንታቸውን : ይውሰዱ ። አለው ።

ምዕራፍ : ፲፪ ።

ከዚህ : ነገር : በኋላ : በዚህ : ሱባዔ : በሚቁ ፴፯፬ ጠር : በአራተኛው : ዓመት : በሦስተኛው : ወር : መሰታ።— አብራም ፤ አትፍራ ። ጠበቃህ : እኔ : ነኝ ። ዋጋህም : እጅግ : ይበዛል ። ሲል ፤ የእግዚአብሔር : ቃል ። በሕልም : ወደ : አብ ራም : መጣ ።

አቤቱ ። ምን ። ትሰጠኛለህ ? እኔ ። ልጅ ። ሳል ፴፯፭ ወልድ ። በሞት : እሄዳለሁ ። የደማስቆ ። ሰው : የሚሆን ። የአማቲያል ። ልጅ ። የማሴት ። ልጅ ። ኤልኤዘር ። እርሱ ። ይወርሰኛል ። ለእኔ ። ግን ። ልጅ ። አልሰጠኸኝም ። ልጅ ። ሰጠኝ ። አለ ።

ከባሕርይህ : የሚወለድ ። ልጅ ። እርሱ ። ይወር ፴፯፮ ስሃል ። እንጂ ። ይህ ። አይወርስህም ። አለው ። ወደ ። ውጪ ። አውጥቶ ።— ወደ ። ሰማይ ። ተመ ፴፯፯ ልክቶ ። መቀጠር ። ይቻልህ ። እንደ ። ሆነም ። ከዋክብትን ። ቀጠር ። አለው ። ሰማይን ። አየ ። ከዋክብትንም ። ተመለከተ ።— ልጅህ ። እንደዚህ ። ይሆናል ። አለው ። እግዚአብሔርንም ። አመ ነው ። ማመኑም ። ጽድቅ ። ሆኖ ። ተቁጠረለት ።

፴፯፮ ለዘላለም ። ይዘገት ። ልትኖር ። ለአንተም ። ከአን ተም ። በኋላ ። ለልጆችህ ። ልትሆን ። የከነዓናው ያንን ። አገር ። እሰጥህ ። ዘንድ ። የከላውዴዎን ። ሶጣ ። የምትሆን ። ከዑር ። ያወጣሁህ ። እኔ ። አምላክህ ። እግዚአብሔር ። ነኝ ። አለው ።

አቤቱ ። አቤቱ ። እንድወርሳት ። በምን ። አው ፴፯፰ ቃለሁ ? አለ ።

ሦስት ። ዓመት ። የሆነውን ። ወይፈን ። ሦስት ። ፴፯፱ ዓመት ። የሆነውን ። ፍየል ። ሦስት ። ዓመት ። የሆ ነውን ። በግ ። ሞኖስና ። ርግብንም ። አምጣልኝ ። አለው ።

ይህን ። ሁሉ ። በወር ። እኩሌታ ። አመጣ ። እርሱ ። ፴፯፻ ግን ። የኬብርን ። አቅራቢያ ። በምትሆን ። በማ ምራ ። ባለ ። ግራር ። ሥር ። ተቀምጦ ። ነበር ።

በዚያም ። መሠዊያን ። ሠራ ። ይህን ። ሁሉ ። አረደ ። በመሠዊያውም ። ላይ ። ደማቸውን ። አፈሰሰ ። ፴፯፻፲ ከሁለት ። ከሁለት ። አደረጋቸው ። በየመልካቸ

ውም ፡ በአንጻራቸው ፡ እኖራቸው ፡ አዕዋፍን ፡
 ግን ፡ ጨርሶ ፡ አልቆረጠቸውም ። ወፎችም ፡
 ወደ ፡ መሥዋዕት ፡ ይወርዱ ፡ ነበር ።
 ፲፮፡ አብራም ፡ ግን ፡ ይከለክላቸው ፡ ነበር ፤ ወፎች ፡
 ይበሉአቸው ፡ ዘንድ ፡ አለሰናበተም ፡ ነበር ።
 ፲፩፡ ዐሐይ ፡ በገባ ፡ ጊዜ ፡ እንዲህ ፡ ሆነ ፤ በአብራም ፡
 እንቅልፍ ፡ መጣበት ፤ እነሆ ፡ የሚያስፈራ ፡
 ጽኑ ፡ ጨለማ ፡ በላዩ ፡ ወደቀበት ።
 ፲፪፡ ልጅህ ፡ በአሕዛብ ፡ አገር ፡ ስደተኛ ፡ እንዲሆን ፤
 አራት ፡ መቶ ፡ ዓመት ፡ እንዲገዙአቸውና ፡
 መከራ ፡ እንዲያደኑባቸው ፡ ፈጽመህ ፡ እወቅ ፡
 ተብሎ ፡ ለአብራም ፡ ተነገረ ። ለሚገዙላቸው ፡
 ወገኖችም ፡ እኔ ፡ እፈርድላቸዋለሁ ።
 ፲፫፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ከብዙ ፡ ገንዘብ ፡ ጋር ፡ ከዚያ ፡
 ይወጣሉ ። አንተም ፡ አባቶችህ ፡ ወደ ፡ ሄዱ ፡
 በት ፡ ወደ ፡ መቃብር ፡ በሰላም ፡ ትሄዳለህ ፤
 በበኋ ፡ እድገትም ፡ ትቀበራለህ ።
 ፲፬፡ በአራተኛው ፡ ትውልድ ፡ ወደዚህ ፡ ይመለሳሉ ፤
 እስከ ፡ ዛሬም ፡ ድረስ ፡ አለመመለሳቸው ፡ የአ
 ሞራውያን ፡ ኃጢአት ፡ አልተፈጸመምና ፡ ስለ
 ዚህ ፡ ነው ።
 ፲፭፡ ከእንቅልፍ ፡ ነቅቶ ፡ ተነሣ ፤ ፀሐይም ፡ ገባ ፤ አሳ
 ትም ፡ ይነድ ፡ ጀመር ፤ እነሆ ፡ ምድኛው ፡ እየ
 ጤሰ ፡ አሳቱ ፡ እየነደደ ፡ በመሠዊያው ፡ መካከል ፡
 አለፈ ።
 ፲፮፡ በዚያችም ፡ ሌሊት ፡ እግዚአብሔር ፡ ከአብራም ፡
 ጋር ፡ ተማግለ ፡— ከግብጽ ፡ ወንዝ ፡ ጀምሮ ፡
 አስከ ፡ ታላቁ ፡ ወንዝ ፡ ድረስ ፡ ይኸውም ፡ ኤፍ
 ሬጥስ ፡ የሚባል ፡ ወንዝ ፡ ነው ፡ ይህችን ፡ አገር ፡
 ለልጆችህ ፡ እስጣለሁ ፤ የቁኔውስንና ፡ የዜቄኔ
 ዜውስን ፡ የቀድሞኔውስን ፡ የፊሬዚውስንና ፡
 የራፊኢያን ፡ የፊኮሬውስን ፡ የኤዌውስንና ፡
 የአሞሬዎስን ፡ የከናኔዎስንና ፡ የኔርጌሲዎስን ፡
 የአያሴውስንም ፡ አገር ፡ እስጥላለሁ ፡ ብሎ ፡ ተማ
 ግለ ።
 ፲፯፡ አብራምም ፡ ሄዶ ፡ መሠዊያውን ፡ አዘጋጀ ፤ አዕ
 ዋፍን ፡ መሥዋዕታቸውን ፡ ወይናቸውንም ፡
 አቀረበ ፤ እሳት ፡ በላው ።
 ፲፰፡ በዚያች ፡ ወር ፡ ከአብራም ፡ ጋር ፡ ተማግለን ፤
 ይኸውም ፡ ከኖን ፡ ጋር ፡ እንደ ፡ ተማግለነው ፡
 መሐላ ፡ ነው ።
 ፲፱፡ አብራምም ፡ በዓልንና ፡ ሥርዓትን ፡ እስከ ፡ ዘላ
 ለም ፡ ድረስ ፡ አጸናለት ፤ አብራምን ፡ ደስ ፡
 አለው ፤ ይህንን ፡ ሁሉ ፡ ነገር ፡ ለሚስቱ ፡ ለሶራ ፡
 ነገራት ፡ ልጅ ፡ እንዲወለድለት ፡ አመነ ። እር
 ስዋ ፡ ግን ፡ ልጅ ፡ አትወልድም ፡ ነበር ፤ ሶራ ፡
 ባልዋ ፡ አብራምን ፡ መከረችው ፡— ከአርስዋ ፡
 የተወለደ ፡ ልጅን ፡ አሳድግላለሁና ፡ ከግብጽ ፡
 ባመጣችሁ ፡ በአገልጋዩ ፡ በአጋር ፡ ድረስባት ፡
 አለችው ።
 ፳፡ አብራምም ፡ የሚስቱ ፡ የሶራን ፡ ቃል ፡ ሰማ ፡—
 እንዳልሽ ፡ አድርጊ ፡ ሶራም ፡ ከግብጽ ፡ ያመጣ
 ቻትን ፡ አገልጋዩዋን ፡ አጋርን ፡ አምጥታ ፡
 ሚስት ፡ ትሆነው ፡ ዘንድ ፡ ለባልዋ ፡ ለአብራም ፡

ሰጠቻት ።
 ደረሰባት ፡ ፀነሰች ፡ ወንድ ፡ ልጅን ፡ ወለደች ፤
 በዚህ ፡ ስብዓ ፡ በሚቁጠር ፡ በአምስተኛው ፡
 ዓመት ፡ ስሙን ፡ እስማኤል ፡ ብሎ ፡ ጠራው ።
 በዚያም ፡ ዓመት ፡ አብራም ፡ በሕይወት ፡ የኖረ
 በት ፡ ዘመን ፡ ሰማንያ ፡ ስድስት ፡ ዘመን ፡ ነው ።
 በዚህ ፡ በአራተኛው ፡ አደባቢው ፡ በአምስተ
 ኛው ፡ ዓመት ፡ በሥድስተኛው ፡ ወር ፡ በወሩ ፡ እኩ
 ሌታ ፡ የዘራው ፡ የስንዴ ፡ አገመራ ፡ ከሚደርስ
 በት ፡ አስቀድሞ ፡ አብራም ፡ በዓል ፡ አደረገ ።
 በመሠዊያው ፡ ላይ ፡ የእህሉን ፡ መጀመሪያውን ፡
 እህል ፡ አዲስ ፡ መሥዋዕት ፡ አድርጎ ፡ ለእግዚ
 አብሔር ፡ አቀረበ ፤ ወይፈኑንና ፡ የበጉን ፡
 ሙክት ፡ በጉንም ፡ በመሠዊያው ፡ ላይ ፡ ሠዋ ፤
 ስቡንና ፡ መሥዋዕታቸውን ፡ ወይናቸውንም ፡
 ይህን ፡ ሁሉ ፡ በመሠዊያው ፡ ላይ ፡ ከነጭ ፡ ፅጣን ፡
 ጋር ፡ ለእግዚአብሔር ፡ አቀረበ ።
 እግዚአብሔር ፡ አብራምን ፡ ተነጋገረው ፡—
 ያማረ ፡ አምላክ ፡ እኔ ፡ ነኝ ። በፊቱ ፡ ተገዘር ፤
 ፍጹም ፡ ሁን ፤ በአንተና ፡ በእኔ ፡ መካከል ፡ መሐ
 ላዬን ፡ አጸናለሁ ፤ እጅግ ፡ እኩብርሃለሁ ።
 አብራምም ፡ በግምባሩ ፡ ወደቀ ፡ እግዚአብሔ
 ርም ፡ ተናገረው ፡— እነሆ ፡ ሥርዓቱ ፡ ከአንተ ፡
 ጋር ፡ ጸንታ ፡ ትኖራለች ፡ ለብዙ ፡ አሕዛብም ፡
 አባት ፡ አደርግላለሁ ፡ አለው ።
 እንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ ስምህ ፡ አብራም ፡ አይባል ፤
 የብዙ ፡ አሕዛብ ፡ አባት ፡ አድርጌሃለሁና ፡ ከዛሬ ፡
 ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ዘላለም ፡ ድረስ ፡ ስምህ ፡ አብር
 ሃም ፡ ይባል ። አንተን ፡ ፈጽሜ ፡ አኩብርሃለሁ ፡
 የአሕዛብንም ፡ አገር ፡ እስጥላለሁ ፡ ነገሥታቱ ፡
 ከአንተ ፡ ይወለዳሉ ።
 በአንተና ፡ በእኔ ፡ መካከል ፡ በዘመናቸው ፡ የዘ
 ላለም ፡ ሥርዓት ፡ ልትሆን ፡ ከአንተም ፡ በኋላ ፡
 በልጆችህ ፡ መካከል ፡ መሐላዬን ፡ አጸናለሁ ፤
 አምላክ ፡ እሆንህ ፡ ዘንድ ፡ ለዘላለሙ ፡ ልትገ
 ዛት ፡ ተሰደህ ፡ በሄድህበት ፡ በከነዓን ፡ ከአን
 ተም ፡ በኋላ ፡ ለልጆችህ ፡ አምላክ ፡ እሆናቸው ፡
 ዘንድ ፡ መሐላዬን ፡ አጸናለሁ ፤ አምላካቸውም ፡
 እሆናቸዋለሁ ።
 እግዚአብሔርም ፡ አብርሃምን ፡ እንዲህ ፡
 አለው ፡— አንተ ፡ መሐላዬን ፡ ጠብቅ ፤ ከአን
 ተም ፡ በኋላ ፡ የሚነሱ ፡ ልጆችህ ፡ ይጠብቁ ፤
 ወንድ ፡ ወንዱን ፡ ሁሉ ፡ ግዘሩ ፡ የሰውነታችሁ
 ንም ፡ ሰንኮፍ ፡ ሁሉ ፡ ተገዘሩ ፤ በእናንተና ፡
 በእኔ ፡ መካከል ፡ ለልጅ ፡ ልጅም ፡ ለዘላለም ፡
 የሥርዓቱ ፡ ምልክት ፡ ይሆናል ።
 በስምንተኛው ፡ ቀን ፡ ወንድ ፡ ወንዱን ፡ ሁሉ ፡
 በየወገናችሁ ፡ ግዘሩት ። እቤት ፡ የተወለደ
 ውን ፡ ከአሕዛብም ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ በወርቅ ፡
 የገዛችሁትን ፡ ከልጆችህ ፡ ወገን ፡ ያይደለም ፡
 ቢሆን ፡ ይገዘሩ ፤ እቤትህ ፡ የተወለደም ፡ በወር
 ቅህም ፡ የገዛኸው ፡ ቢሆን ፡ ይገዘሩ ።
 ለዘላለም ፡ ሥርዓት ፡ ሊሆን ፡ መሐላዬ ፡ በሰው
 ነታችሁ ፡ ጸንቶ ፡ ይኑር ። ግዙር ፡ ያልሆነ ፡